ፋሥቀ

ፀሐይ፡መስፍን፡

ልብ፡ወለድ፡ታሪክ።

በቢትወደድ፡መኰንን፡እንዳልካቸው፡

1960

፲፱፻፷ ዓ. ም.
ለሁለተኛ ጊዜ በቅዱስ ጊዮርጊስ ማተሚያ ቤት ታተመ።



የካቲት ፡ ፲፪ ፡ አደባባይ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡

ምዕራፍ ፡ ፩ ፡

በ፲፱፻፴፩ ፡ ዓመተ ፡ ምሕረት ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የምትባል ፡ ወጣት ፡ ነበረች ፡ ዕድሜዋም ፡ ፲፰ ፡ ዓመት ፡ ይሆናታል ።

መልኳ፡ ቀይ፡ እጅግ፡ የምታምር፡ ቁመትዋ ፡ ዘለግ ፡ ያለ ፡ የተዋበች ፡ ቆንጆ ፡ ከመሆንዋም ፡ በላይ ፡ ደም ፡ ግባትዋና ፡ ቅርጽዋ ፡ ልብ ፡ የሚመታ ፡ መወደድ ይታይባታል ።

ነገር ፡ ግን ፡ ዘወትር ፡ ያዘነችና ፡ አጥቂራ ፡ የምታይ ፡ ወጣት ፡ ነበረች ።

ምክንያቱም ፡ አያትና ፡ ቅድማያትዋ ፡ ከሁለት ፡ መቶ ፡ ዘመን ፡ በፊት ፡ ስመ ፡ ጥሩ ፡ መሳፍንቶችና ፡ አቅኝዎች ፡ ስለነበሩ ፡ ያሁኑን ፡ የስዋን ፡ ኑሮና ፡ የቀድሞ ፡ የቅድማያቶችዋንና ፡ ያያቶችዋን ፡ ትልቅነት ፡ በማመዛዘን ፡ ነው ።

አባትዋም ፡ እንደ ፡ አያቶቹ ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ ማዕረግና ፡ ካብት ፡ ባይኖረውም ፡ ለቤተ ፡ ሰቦቹና ፡ ለራሱም ፡ የሚበቃ ፡ ትዳር ፡ ነበረው ።

ነገር ፡ ግን ፡ በ፲፱፻፳፰ ፡ ዓ ፡ ም ፡ ስለ ፡ ሀገሩና ስለ ፡ ንጉሡ ፡ ነገሥቱ ፡ ክብር ፡ በጦር ፡ ሜዳ ፡ ላይ ፡ የክብር ፡ ሞት ፡ ስለ ፡ ሞተ ፡ ጠላት ፡ ካብቱንና ፡ ቤቱን

ርስቱን ፡ ወርሶ ፡ ትልልቅ ፡ የመንግሥት ፡ መሥሪያ ፡ ቤት ፡ ስለሠራበት ፡ ግርማዊነታቸው ፡ በድል ፡ አድራጊነት ፡ ከገቡ ፡ በኋላ ፡ ልጁ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የቤቱን ፡ ግምት ፡ ከፍላ ፡ ለመውሰድ ፡ ካቅምዋ ፡ በላይ ፡ ስለሆነባት ፡ የቦታዋን ፡ ግምት ፡ ብቻ ፡ ወስዳ ፡ ያባትዋን ፡ ቦታ ፡ ለመንግሥት ፡ ለቀቀች ።

የቦታውም ፡ ግምት ፡ አምሳ ፡ ሺህ ፡ ብር ፡ ያህል ፡ ይሆን ፡ ነበር ።

ነገር ፡ ግን ፡ ከጦሩ ፡ በፊት ፡ አባትዋ ፡ አሥራ አምስት ፡ ሺህ ፡ ብር ፡ ከባንክ ፡ ተበድሮ ፡ ስለነበረ ፡ ወለዱና ፡ የወለድ ፡ ወለዱ ፡ ስልሳ ፡ ሁለት ፡ ሺህ ፡ ብር ፡ ስለሆነ ፡ በዳኛ ፡ ተከሳ ፡ አሥሩን ፡ ሺህ ፡ ብር ፡ ለጉዳይዋ ፡ ስላዋለችው ፡ ዓርባ ፡ ሺውን ፡ ብር ፡ ላባትዋ ዕዳ ፡ ከፍላ ፡ የተረፈውን ፡ ዕዳ ፡ በከተማ ፡ አቅራቢያ ፡ ያለው ፡ ርስቱ ፡ በሐራጅ ፡ ተሸጦ፡ ለዕዳው፡ ተከፈለ ፡

ስለዚህ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ሁለት ፡ ጋሻ ፡ መሬት ፡ ብቻ ፡ ተረፋት ።

ይህች ፡ ዕድለ ፡ ቢስ ፡ ወጣት ፡ ሠርታ ፡ እንዳትበላ ፡ አባትዋ ፡ ያስተማራት ፡ የፈረንሣዊ ፡ ቋንቋ ፡ ስለነበረ ፡ ጊዜው ፡ ተለዋውጦ ፡ የእንግሊዝ ፡ ቋንቋ ፡ ስለተስፋፋ ፡ የፈረንሣዊ ፡ ቋንቋ ፡ ለሥራ ፡ መሥሪት ፡ የማይረዳት ፡ በመሆኑ ፡ ሥራ ፡ ፈት ፡ ሆና ፡ ተቀመጠች ።

ከእለታት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ አንድ ፡ የመንግሥት ፡ ሠራተኛ ፡ ደጉ ፡ ካሣዬ ፡ የሚባል ፡ ፀሐይ ፡ መስፍንን ፡ በመንገድ ፡ ስትናፈስ ፡ አይትዋት ፡ በጣም ፡ ወደዳት ። ብዙ ፡ ጊዜም ፡ ከቤትዋ ፡ እየተመላለሰ ፡ ለማግባት ፡ ጠየቃት ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ቀን ፡ የጣላት ፡ የሙት ፡ ልጅ ፡ በመሆንዋ ፡ በጣም ፡ ስለተቸገረች ፡ ይልቁንም ፡ የሚረዳት ፡ ዘመድ ፡ ስላጣች ፡ አንድ ፡ ከመሆን ፡ ሁለት ፡ መሆን ፡ ይሻላል ፡ በማለት ፡ በመንደር ፡ ዳኛ ፡ ካብትሽ ፡ በካቤት ፡ ተባብለው ፡ ተፈጣጥመው ፡ ተጋቡ

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ክብርዋን ፡ ጠብቃ ፡ ብዙ ፡ ጊዜ ፡ በንጽሕና ፡ ስለቆየች ፡ ወዲያው ፡ አርግዛ ፡ አንዲት ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ወለደች ። ደግሞ ፡ ባመቱ ፡ እንደዚሁ ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ወለደች ።

ከዚህም ፡ በተቀር ፡ ዓመት ፡ ከሦስት ፡ ወር ፡ ያህል ፡ ከቆየች ፡ በኋላ ፡አንድ ፡ወንድ ፡ልጅ ፡ ወለደች

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ደጉ ፡ ካሣዬ ፡ ጐንደር ፡ ለሥራ ፡ ጉዳይ ፡ ሔዶ ፡ በካሚዮን ፡ አደጋ ፡ ምክንያት ፡ ስለሞተ ፡ ከዚያው ፡ ካንዲት ፡ መንደር ፡ ውስጥ ፡ ከምትገኝ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ አጠገብ ፡ ባለው ፡ መቃብር ፡ ቦታ ፡ ተቀብሮ ፡ ለፀሐይ ፡ መስፍን ፡ መርዶው ፡ መጣላት ።

ያቺ ፡ ችግረኛ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የባልዋን ፡ ሞት ፡ በሰማች ፡ ጊዜ ፡ መጠን ፡ የሌለው ፡ ኀዘን ፡ አዘነች ። ባል ፡ ሳታገባ ፡ ችግርዋ ፡ የራስዋ ፡ ብቻ ፡ የነበረውን ፡ ሦስት ፡ ሕጻናቶች ፡ ይዛ ፡ ለመኖር ፡ እጅግ ፡ከባድ ፡ የሆነ ፡ ሸክም ፡ ወደቀባት ።

በባልዋ ፡ ኃዘንና ፡ በደረሰባት ፡ ችግር ፡ ምክንያት ፡ በማትታወቅበት ፡ አገር ፡ ሔዳ ፡ በገዳም ፡ ለመንኰሳት ፡ ረድ ፡ ሆና ፡ ለመኖር ፡ ብታስብም ፡ እነዚህን ፡ ሦስት ፡ ሕጻናቶች ፡ ጥላ ፡ ለመሔድ ፡ አስጨንቃት ፡

ይልቁንም ፡ አራት ፡ እራስዋን ፡ ሆና ፡ በውድ አዲስ ፡ አበባ ፡ ለቤት ፡ ኪራይ ፡ ከፍላ ፡ ለመኖር፡ የማይዘለቅ ፡ ነገር ፡ ሆነባት ።

ስለዚህ ፡ አቃቂ ፡ በሰቃ ፡ ላይ ፡ ከከተማው ፡ ውጪ ፡ አንዲት ፡ ፎቅ ፡ ቤት ፡ ሁለት ፡ ክፍል ፡ በወር አራት ፡ ብር ፡ ተከራይታ ፡ ልጆችዋን ፡ ይዛ ፡ ተቀመጠች ።

ለፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አቃቂ ፡ መሔድ ፡ ጥቂት የጠቀማት ፡ መሬትዋ ፡ ዱከም ፡ አጠገብ ፡ ስለሆነ ፡ እንዳንድ ፡ ጊዜ ፡ ለማየትና ፡ የሚደርሳትን ፡ እህል ፡ ለመቆጣጠር ፡ ትችል ፡ ነበር ።

ቢሆንም ፡ አሽከር ፡ ስለሌላታ፡ በመሬቱ ፡ ላይ ያሉ ፡ ጭሰኞች ፡ በፈቃዳቸው ፡ ብዙውን ፡ ወስደው ጥቂት ፡ ስለሚሰጥዋት ፡ በመሬትዋ ፡ አልተጠቀመች በትም ፡ ነበር ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ጥቂቶች ፡ ዶሮች ፡ ስላረባች ፡ እንቁላል ፡ ሸጣ ፡ በዚያ ፡ ዋጋ ፡ ወተት ፡ ገዝታ ፡ እነዚያን ፡ የሙት ፡ ልጆች ፡ ትመግብ ፡ ነበር ።

የመኖሪያ ፡ ቤትዋ ፡ ክፍል ፡ ከዚህ ፡ ቀጥሎ ፡ የተመለከተው ፡ ነው ። የላይኛው ፡ ፎቅ ፡ የፀሐይ ፡ መስፍንና ፡ የልጆችዋ ፡ መኝታ ፡ ነው ።

ዱከም ፡ የፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እርስት ።

ከወደ ፡ ምሥራቅ ፡ በኩል ፡ አንድ ፡ መስኮት ፡ አለው ።

የምድር ፡ ቤቱ ፡ እንግዳ ፡ መቀበያና ፡ የመብል ፡ ቤት ፡ ነው ።

ከውጪ ፡ አንድ ፡ ዛኒጋባ ፡ ለማብሰያና ፡ ለዶሮ ፡ ቤት ፡ የተሠራ ፡ ያልተለሰነ ፡ ጓዳ ፡ አለ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አንዳንድ ፡ ጊዜ ፡ ለሚያስፈልጋት ፡ ጉዳይ ፡ ወደ ፡ አዲስ ፡ አበባ ፡ በኦቶቡስ ፡ በወጣች ፡ ጊዜ ፡ ልጆችዋን ፡ የሚጠብቅላት ፡ አሽከር ፡ ስለሌላት ፡ ለጐረቤቶችዋ ፡ ልጆችዋን ፡ አደራ ፡ ብላ ፡ ሰጥታ ፡ ቤትዋን ፡ ቆልፋ ፡ ትሔድ ፡ ነበር ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ዘወትር ፡ ወደከተማ ፡ ስትሔድ ፡ በብብትዋ ፡ ሚዜራብልንና ፡ የድሆች ፡ ከተማ ፡ የሚባሉትን ፡ መጻሕፎቶች ፡ ይዛ ፡ በኦቶቡስ ፡ ውስጥ ፡ እያነበበች ፡ ትሔድ ፡ ነበር ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ከኢጣልያን ፡ ወረራ ፡ በፊት ፡ አባትዋ ፡ ከዳግማዊ ፡ ምኒልክ ፡ ተማሪ ፡ ቤት ፡ አግብትዋት ፡ ፈረንሣዊ ፡ ተምራ ፡ ነበር ።

በኋላም ፡ ለትምህርት ፡ ፓሪስ ፡ ልኳት ፡ ሰንት ፡ ባርብ ፡ ከሚባል ፡ ኰሌጅ ፡ ገብታ ፡ ትምህርትዋን ፡ ስትቀጥል ፡ የፋሽሽት ፡ መሪ፡ ሙሶሊኒ ፡ ኢትዮጵያን ፡ ለመውረር ፡ በሚናገረው ፡ ዛቻ ፡ ምክንያት ፡ ተቋርጣ ፡ እንዳትቀር ፡ አባትዋ ፡ ወዳገርዋ፡ መለሳት ።

ስለዚህ ፡ የትልልቅ ፡ ደራሲዎች ፡ የፈረንሣዊ መጻሕፍቶች ፡ ይዛ ፡ ስለመጣች ፡ አንዳንድ ፡ የመከራ

ጓደኞችዋን ፡ መጻሕፍቶች ፡ ስትይዝ ፡ ወደ ፡ ውጪ ፡ አትሄድም ፡ ነበር ።

ምዕራፍ ፡ ፪

ከዕለታት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ ከየካቲት ፡ ፲፪ ፡ አደባባይ ፡ አጠገብ ፡ ካለው ፡ የሕዝብ ፡ አታክልት ፡ ውስጥ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ከአቃቂ ፡ መጥታ ፡ ከአንድ ፡ የድንጋይ ፡ ወንበር ፡ ላይ ፡ ተቀምጣ ፡ መጽሐፍ ፡ ስታነብ ፡ አንድ ፡ ወጣት ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ የሚባል ፡ የካብታም ፡ ልጅ ፡ በካዲላክ ፡ ኦቶሞቢል ፡ ራሱ ፡ እየነዳ ፡ ካታክልቱ ፡ ቅጥር ፡ ውስጥ ፡ ገብቶ ፡ ከኦቶሞቢሉ ፡ ወርዶ ፡ በእግሩ ፡ ሲናፈስ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍንን ፡ ከድንጋይ ፡ ወንበር ፡ ላይ ፡ ተቀምጣ ፡ መጽሐፍ ፡ ስታነብ ፡ አያት ።

በዚያ ፡ ጊዜ ፡ በመልኳ፡ ማማርና ፡ በውበቷ ግርማ ፡ ልቡ ፡ በፍቅር ፡ ተነክቶ ፡ ካጠገብዋ ፡ ከዚያው ፡ ከድንጋይ ፡ ወንበር ፡ ላይ ፡ ተቀመጠ ፡ ለማነጋገር፡ ስለፈራ ፡ ልበል ፡ ልተው፡ እያለ፡ ካመነታ፡ በኋላ ፡ በድፍረት ፡ ቃል ፡ እባክሽ ፡ ይቅር ፡ በይኝና ፡ ምን ፡ መጽሐፍ ፡ ነው ፡ የምታነቢ ፡ ብሎ ፡ ጠየቃት ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አስቀድሞ ፡ መተዋወቅ ፡ ከዚያ ፡ በኋላ ፡ የማነበውን ፡ መጽሐፍ ፡ መጠየቅ ፡ ይገባ ፡ ነበር ። በምን ፡ መብትህ ፡ ነው ፡ ሳታውቀኝ ፡ የማነበውን ፡ መጽሐፍ ፡ የምትጠይቀኝ ፡ ብላ ፡ ተቆጣችው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ይቅር ፡ በይኝ ፡ ብሎ ፡ ብድግ ፡ ብሎ ፡ በግሩ ፡ ባታክልቱ ፡ ውስጥ ፡ ወዲያና ፡ ወዲህ ፡ ይል ፡ ነበር ።



ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታና ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ።

ነገር፡ ግን ፡ ሁለቱም ፡ በዕድሜ ፡ የተመሳሰሉ ወጣቶች ፡ ስለሆኑ ፡ የሁለቱም ፡ ልብ ፡ በፍቅር ፡ ተነክቶ ፡ እሱ ፡ ዘወር ፡ ብሎ ፡ሲያያት ፡ እርስዋም ፡ ስታየው ፡ ዓይን ፡ ላይን ፡ ይጋጠሙ ፡ ነበር ።

ሩብ ፡ ሰዓት ፡ እንደዚሁ፡ በግሩ፡ እየተናፈሰ ፡ ሲተያዩ ፡ ከቆዩ ፡ በኋላ ፡ ሁለተኛ ፡ ተመልሶ ፡ ከዚያው ፡ ካጠገብዋ ፡ ከድንጋይ ፡ ወንበር ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ ከኪሱ ፡ ጋዜጣ ፡ አውጥቶ ፡ ያነብ ፡ ጀመር ።

ነገር ፡ ግን ፡ ሁለቱም ፡ ሰርቀው ፡ ለማየት ፡ ሲዞሩ ፡ የሁለቱም ፡ ዓይን ፡ ይገናኝ ፡ ነበር ።

እንደዚሁም ፡ ዝም ፡ ብለው ፡ ሲያነቡ ፡ ጥቂት ፡ ከቆዩ ፡ በኋላ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ወንድሜ ፡ ሆይ ስላሳፈርኩህ ፡ ይቅር ፡ በለኝ ፡ ያሳፈርኩህም ፡ ምክንያቱ ፡ እንዳንተ ፡ ያለ ፡ የተማረ ፡ የትልቅ ፡ ሰው ፡ ልጅ ምን ፡ እንደሆንኩ ፡ ሳታውቀኝ ፡ ሳላውቅህ ፡ ምን ፡ መጽሐፍ ፡ ነው ፡ የምታነቢው ፡ ብለህ ፡ ስለጠየቅኸኝ ፡ ነው ። እንግዲህ ፡ ምንም ፡ ይቅርታ ፡ ባትጠይቀኝ ፡ ጥያቄህን፡ ስለተቀበልሁ፡ እነዚህ ፡ መጽሐፎች፡ አንዱ ቪክቶሪጐ ፡ የሚባል ፡ የፈረንሣዊ፡ ሊቅ፡ የጻፈው፡ ሚዜራብል ፡ የሚባል ፡ መጽሐፍ ፡ ነው ።

ሁለተኛው ፡ የድሆች ፡ ከተማ ፡ የሚባል ፡ የኢትዮጵያ ፡ ሰው ፡ የጻፈው ፡ ነው ፡ ብላ ፡ ሰጠችው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ተቀብሎ ፡ ጥቂት ፡ ከተመለከተው ፡ በኋላ ፡ እህቴ ፡ ሆይ ፡ እኔ ፡ ፈረንሣዊ ፡ አላውቅም ።

ነገር ፡ ግን ፡ ይህንን ፡ መጽሐፍ ፡ በእንግሊዝ ቋንቋ ፡ተተርጉሞ፡ አንብቤዋለሁ፡ የድሆች፡ ከተማንም

ተመልክቸዋለሁ። ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ ስለምን ፡ እንዳንቺ፡ ያለሽ ፡ ወጣት ፡ እንደዚህ ፡ ያሉትን ፡ መጻሕፍቶች ፡ የምትመለከቻቸው ፡ ምክንያቱም ፡ የወጣትነትሽን ፡ አሳብ ፡ በጣም ፡ ያደክምብሻል ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እርግጥ ፡ ነው ፡ በጣም ፡ የሚያሳዝኑ ፡ ጽሑፎች ፡ ናቸው ።

ነገር ፡ ግን ፡ ለእንደኔ ፡ ላለች ፡ ለኃዘን ፡ ለተፈጠረች ፡ ወጣት ፡ ሐዘንን ፡ እንደ ፡ ሚያቀሉ ፡ የታወቀ ነው ።

በሽታን ፡ በበሽታ ፡ ነው ፡ መከላከል ፡ የሚገባ ፡ ለምሳሌ ፡ ፈንጣጣን ፡ በፈንጣጣ ፡ ተስቦን ፡ በተስቦ ፡ መርዝን ፡ በመርዝ ፡ ነው ።

ስለዚህ ፡ ያዘነ ፡ ልብ ፡ በደስታ ፡ እንደ ፡ ማይሻር ፡ አታውቅምን ?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እርግጥ ፡ ነው ፡ እንዳልሺው ፡ ይሆን ፡ ይሆናል ።

ነገር ፡ ግን ፡ እንደኔ ፡ ሃሣብ ፡ የዓለምን ፡ ከባድ ፡ ሸክም ፡ ወደ ፡ ኋላው ፡ ጥሎ ፡ እንደ ፡ ልጅ ፡ መሆን ፡ ያስፈልግ ፡ ይመስለኛል ።

ያለዚያ ፡ ግን ፡ ሰውነትን ፡ ማድከምንና ፡ አጥቁሮ ፡ ማየትን ፡ ከመፍጠሩም ፡ በላይ ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ የመምሰል ፡ በሽታን ፡ ያመጣል ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እርግጥ ፡ ነው ፡ ሐሊናን ፡ ለመደለል ፡ የሚቻል ፡ ከሆነ ፡ እንደ ፡ ልጅ ፡ መሆን ፡ መልካም ፡ ነው ።

ነገር ፡ ግን ፡ ልብ ፡ ዋዛ ፡ አያውቅም ፡ ባይኖረኝ ፡ ነው ፡ አቅም ፡ እንደተባለው ፡ ሐሊናን ፡ ለመደለል ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ አቅም ፡ ካልተገኘ ፡ የሚቻል ፡ አይመስለኝም ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ እንግዲያስ ፡ ከሁሉም ፡ የሚበልጥ ፡ አሳብን ፡ ለማቅለል ፡ ጊዜን ፡ በሥራ ፡ ላይ ፡ ማዋል ፡ ያስፈልጋል ። ስለምን፡ ሥራ፡ አትሠሪም ?

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ሥራ ፡ ማግኘትማ ፡ አንድ ዋና ፡ ዕድል ፡ እርሱ ፡ አልነበረምን ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ትምህርቴ ፡ የፈረንሳዊ ፡ ቋንቋ ፡ ስለሆነ ፡ በብዙ ፡ ሥፍራ ፡ ሥራ ፡ ጠይቄ ፡ ትምህርትሽ ፡ በእንግሊዝ ፡ ቋንቋ ካልሆነ ፡ አንቀበልሽም ፡ ብለው ፡ መለሱኝ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ይቅርታ ፡ አድርጊልኝና ፡ ይህንን ፡ የሚያሳዝን ፡ ጨዋታ ፡ ትተን ፡ ወደሌላ ፡ ጨዋታ ፡ እንመለስ ፤ ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ የትውልድ ፡ አገርሽ ወዴት ፡ ነው ?

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አገሬ ፡ ሸዋ ፡ ነው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ፡ ደስታ፡ አባት፡ እናት፡ አሉሽን?

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እናቴ ፡ አሁን ፡ በቅርብ ፡ ቀን ፡ ሞተች ፡ አባቴ ፡ ግን ፡ በ፲፱፻፳፰ ፡ ዓመተ ፡ ምሕረት ፡ በተደረገው ፡ ጦርነት ፡ በጦር ፡ ሜዳ ፡ ላይ ፡ ሞተ

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ካባትሽ ፡ ብዙ ፡ ካብት ፡ አላገኘሽምን ?

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አባቴ ፡ ፊትም ፡ ቢሆን ፡ ብዙ ፡ ካብት ፡ የለውም ፡ ነበር ።

ነገር ፡ ግን ፡ በመጠነኛ ፡ ኑሮ ፡ ለመኖር ፡ የሚበቃ ፡ ገንዘብ ፡ ነበረው ።

በጠላት ፡ ወረራ ፡ ጊዜ ፡ በጦር ፡ ሜዳ ፡ ላይ ፡ ስለሀገሩ ፡ በአርበኝነት ፡ በመሞቱ ፡ ጠላት ፡ እንደ ፡ ከሃዲ ፡ ቆጥሮት ፡ በፋሺሽት ፡ ሕግ ፡ ተወርሶ ፡ በከተማ ፡ ቦታውም ፡ ላይ ፡ ብዙ ፡ ትልልቅ ፡ ቤቶች ፡ ተሠርተውበት ፡ ስለ ፡ ነበረ ፡ መንግሥታችን፡ ከተመለሰ፡ ወዲህ ፡ በወጣው ፡ አዋጅ ፡ መሠረት ፡ የቤቱን ፡ ግምት ፡ ለመክፈል ፡ ስላልቻልኩ ፡ የቦታውን ፡ ግምት ፡ ብቻ ፡ ተቀብዬ ፡ ያባቴን ፡ ርስት ፡ ለቀቅሁ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አባትሽ ፡ ያያት ፡ የቅድማያት ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ ርስት ፡ ጉልት ፡ የለውምን ?

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ ጥልቅ ፡ የሆን ፡ ጥያቄ ፡ ስለጠየቅኸኝ ፡ በጣም ፡ አመሰግንሃለሁ የኔ ፡ ቅድማያቶችና ፡ አያቶች ፡ ባለፈው ፡ አራትና ፡ አምስት ፡ ዘመን ፡ መንግሥት ፡ ስመ ፡ ጥሩ ፡ መሳፍንቶችና ፡ አቅኚዎች ፡ ነበሩ ።

እነዚሁ ፡ ቅድማያቶቼ ፡ ካብታቸው ፡ ጦርና ፡ ጋሻ ፡ ፈረስና ፡ ወታደር ፡ ነበር ። መሬትና ፡ ገንዘብ ፡ ለነሱ ፡ ምናቸውም ፡ አልነበረም ። ርስት ፡ ጉልታቸው ፡ የኢትዮጵያ ፡ ነጻነት ፡ ብቻ ፡ ነበር ።

ስለዚህ ፡ በዚሁ ፡ ደስ ፡ ብሎዋቸው ፡ ለራሳቸው ፡ ጥቅም ፡ ሳያስቡ ፡ ዘመናቸውን ፡ አሳለፉት ።

ነገር ፡ ግን ፡ አዲሱ ፡ ዘመን ፡ ባባቴ ፡ ላይ ፡ ሲደርስ ፡ የዘመኑ ፡ ደስታ ፡ መሬት ፡ ማግኘትና ፡ ብዙ ፡ ገንዘብ ፡ መሰብሰብ ፡ ስለሆነ፡ ዘር፡ ከልጉዋም ፡ ይስባል ፡ እንደተባለው ፡ አባቴ ፡ ኩራቱንና ፡ ሕሊናውን ፡ ጥሎ ፡ ገንዘብ ፡ መፈለግ ፡ ውርደት ፡ ስለመሰለው ፡ በመጠነኛ ፡ ኑሮ ፡ አቅሙን ፡ አውቆ ፡ ለመኖር ፡ ስለቆረጠ ፡ ብዙ ፡ ካብት ፡ አልነበረውም ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በዚያን ፡ ጊዜ ፡ በጣም ተክዞ ፡ በሁለት ፡ እጁ ፡ አገጩን ፡ ይዞ ፡ መሬት፡ መሬት ፡ ያይ ፡ ነበር ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ጊዜያችንን ፡ በኃዘን ፡ ከማሳለፍ ፡ እስቲ ፡ ፍቀድልኝና ፡ አንተን ፡ ልጠይቅህ ?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እሺ ፡ በጣም ፡ ደስ ፡ ይለኛል ፡ ጠይቂኝ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የትውልድ ፡ አገርህ ፡ ወዴት ፡ ነው ?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ከዚሁ ፡ ካዲስ ፡ አበባ ነው ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አባት ፡ እናት ፡ አሉህን ?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አባቴ ፡ አሁን ፡ በቅርብ ፡ ጊዜ ፡ ሞትዋል ። እናቴ ፡ ግን፡ አለች ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ካባትህ ፡ ብዙ ፡ ካብት ፡ አላገኘህምን ?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በጣም ፡ ከልክ ፡ ያለፈ ካብት ፡ ትቶልኛል ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ይህንን ፡ ካብት ፡ አባትህ ፡ ካያት ፡ ከቅድማያቱ ፡ ያገኘው ፡ ነውን ?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ያባቴ ፡ አያቶቼና ፡ ቅድማያቶቼ ፡ ካብት ፡ ምን ፡ እንደሆነ ፡ ቋንቋውንም ፡ አያውቁት ፡

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እንግዲያስ ፡ እንደምን ፡ ከበረ ?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አባቴ ፡ ዶሮና ፡ እንቁላል ፡ ቅመማ ፡ ቅመም ፡ ሻጭ ፡ ነጋዴ ፡ ነበር ። ጠላት አገራችን ፡ ሲገባ ፡ ለፋሺሽቶች ፡ ዶሮና ፡ እንቁላል በመሸጥ ፡ ብዙ ፡ ገንዘብ ፡ አገኘ ።

ይልቁንም ፡ በዚህ ፡ ምክንያት ፡ ከኢጣሊያን ሹማምንቶች ፡ በመተዋወቁ ፡ ጨውና ፡ አቡጀዲ ፤ በርካሽ ፡ እየገዛ ፡ እንዲቸረችር፡ ፈቀዱለትና ፡ ብዙ ፡ ገንዘብ ፡ አገኘ ፡

ደግሞ ፡ እግዚአብሔር ፡ በቸርነቱ ፡ የኢትዮጵያን ፡ ነፃነት ፡ ንጉሠ ፡ ነገሥታችን ፡ ይዘውልን ፡ ሲመጡ ፡ ብዙ ፡ አርበኞችና ፡ ስደተኞች ፡ አብረው ፡ ስለገቡ ፡ አባቴ ፡ በጣም ፡ መተዳደርና ፡ መለማመጥ፡ ስለሚያውቅ ፤ እነሱን ፡ በገንዘብ ፡ በመርዳትና ፡ ንግድና ፡ጥቅም ፡በማሳየት፡ በነሱ፡ ላይ፡ ብዙ፡ገንዘብ፡አገኘ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ብዙ ፡ ርስትና ፡ ቤት ፡ አለውን ?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ብዙ ፡ መሬት ፡ እንኳን ፡ የለውም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ የሚከራዩ ፡ ሱቆችና ፡ ቤቶች ፡ ብዙ ፡ አሉት ። ይልቁንም ፡ ካብቱ ፡ በጥሬ ፡ ገንዘብ ፡ ነው ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ሰዓትዋን ፡ አይታ ፡ ወንድሜ ፡ ቀጠሮ ፡ ስላለኝ ፡ እንግዲህ ፡ ልሂድ፡ ፍቀድልኝ ፡ አለችው ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ምነው ፡ ዋናውን ፡ ቁም ፡ ነገር ፡ ሳንጫወት ፡ ትሔጃለሽ ፡

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ምን ፡ ቁም ፡ ነገር ፡ ጫወታ አለን ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ቤትሽ ፡ ወዴት ፡ ነው

ፀሐይ ፡ መስፍን፡ከዚሁ፡ከአዲስ፡ አበባ ፡ ውስጥ ፡ ነው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ባል ፡ አግብተሻልን ?

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ገና ፡ ፲፰ ፡ ዓመት ፡ ያልሞላኝ ፡ ወጣት ፡ እንደምን ፡ ባል ፡ አገባለሁ ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እንግዲያው ፡ ልጅም የለሻ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ከት ፡ ብላ ፡ ስቃ ፡ ከባል ፡ በፊት ፡ ልጅ ፡ ይስጥሽ ፡ የተባለው ፡ ተረት ፡ ደረሰ ። እንደምን ፡ ባል ፡ ሳላገባ ፡ ልጅ ፡ እወልዳለሁ ?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ይቅር ፡ በይኝ ፡ ወዳጄ፡ ልብስሽ፡ አራስ፡ አራስ ፡ ስለ ፡ ሸተተኝ ፡ ነው ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እርግጥ ፡ ነው ፡ አንዲት ፡ የምወዳት ፡ ጐረቤቴ ፡ በጣም ፡ የምታምር ፡ ልጅ ፡ ስላላት ፡ እስዋን ፡ ታቅፌ ፡ ነው ፡ የምውል ፡ ስለዚህ ፡ ልብሴ ፡ ሸትቶህ ፡ ይሆናል ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እንግዲህ ፡ ወዳጄ ፡ ደፈርከኝ ፡ አትበይኝና ፡ በጣም ፡ ወድጄሻለሁ ፡ እንጋባ

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አንተን ፡ ማግባት ፡ በጣም ደስ ፡ ይለኝ ፡ ነበር ። ነገር ፡ ግን ፡ ባንድ ፡ ቀን ፡ ተገናኝተን ፡ ወዲያው ፡ ቃሌን ፡ ለመስጠት ፡ ያሳፍራል ። እባክህ ፡ ወዳጄ ፡ ወዴት ፡ አገር ፡ ነው ፡ የተማርከው?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አሜሪካን ፡ አገር ፡ ኰሎምቦ ፡ ከሚባል ፡ ዩኒቨርሲቲ ፡ የመሐንዲስ ፡ ትምህርቴን ፡ ጨርሼ ፡ ዲግሪዬን ፡ ተቀብዬ ፡ መጣሁ ።

ፀሐይ፡ መስፍን ፡ ሳቅ፡ ብላ፡ እንግዲህ፡ በውነት ፡ የዚህ፡ አሳብ ፡ ካለህ ፡ ወደ ፡ ፊት፡ እንፈላለግ፡ አሁን ፡ ግን ፡ ልሒድ ፡ አለችው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እንግዲያው ፡ መቼ ፡ እንገናኝ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ተነገ ፡ ወዲያ ፡ ከኩለ ፡ ቀን በኋላ ፡ በ፲ ፡ ሰዓት ፡ ከዚሁ ፡ ድረስ ፡ እንገናኝ ፡ ተባብለው ፡ ሁለቱም ፡ ወደየቤታቸው ፡ ሔዱ ።

ምዕራፍ ፡ ፫ ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታም ፡ በአቶሞቢሉ ፡ ተቀምጦ ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ በረረ ።



አቃቂ ፡ የሚሔድ ፡ የኦቶብስ ፡ ጣቢያ ፡

ፀሐይ ፡ መስፍንም ፡ ኦቶቡስዋን ፡ ይዛ ፡ ወደ ፡ አቃቂ ፡ በሰቃ ፡ ጐጀዋ ፡ ሔደች ።

ነገር ፡ ግን ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ከዚያች ፡ ከድሀ ፡ ጐጆዋ ፡ ገብታ ፡ ሦስቱም ፡ ልጆችዋ ፡ አንገትዋ ፡ ላይ ፡ ተጠምጥመው ፡ ሲስምዋት ፡ ዕንባዋ ፡ እንደ ፡ ጎርፍ ፡ ይፈስ ፡ ነበር ። ምክንያቱም ፡ ኑሮዋ ፡ የተሻሻለላት ፡ መስልዋት ፡ ልጃገረድ ፡ አይደለችም ፡ ብሎ ፡ እንዳይተዋት ፡ ልጆችም ፡ የሉኝ ፡ ብላ ፡ ስለካደቻቸው ፡ ነው ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ድሀ ፡ በሕልሙ ፡ ቅቤ ፡ ባይጠጣ ፡ ንጣት ፡ ይገድለው ፡ ነበር ፡ እንደተባለው ፡ ያ ፡ የካብታም ፡ ልጅ ፡ በሰጣት ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አምና ፡ ቅዳሜ ፡ እስኪ ፡ ደርስ ፡ ድረስ ፡ እንቅልፍ ፡ አልተኛችም ፡ ነበር ። ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በዚያው ፡ በቀጠሮው ፡ የካቲት ፡ ፲፪ ፡ ቀን ፡ መታሰቢያ ፡ አጠገብ ፡ ካለው ፡ የሕዝብ ፡ አታክልት ፡ ውስጥ ፡ ቀድማ ፡ ቆየችው ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ከጐረቤት ፡ ልብስ ፡ ተውሳ ፡ ታጥባ ፡ ሽቶ ፡ ተቀብታ ፡ በጣም ፡ አምራ ፡ ስለመጣች ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በሩቅ ፡ አይትዋት ፡ በአቶመቢሉ ፡ እየበረረ ፡ መጥቶ ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ ደህና ፡ መጣሽልኝ ፡ ብሎ ፡ እቅፍ ፡ አድርጐ ፡ ከሳማት ፡ በኋላ ፡ ከድንጋይ ፡ ወንበሩ ፡ ላይ ፡ ተቀምጠው ፡ ይጫወቱ ፡ ጀመር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ወዳጇ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ካንቺ ፡ ከተለያየን ፡ የጋብቻችንን ፡

ነገር ፡ ሳወጣ ፡ ሳወርድ ፡ ከቆየሁ ፡ በኋላ ፡ እኔ ፡ በዚሁ ቆረጥሁ ፡ አንቺ ፡ ምን ፡ አሰብሽ ?

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እኔም ፡ ብሆን ፡ መጋባታችን ፡ ደስ ፡ ይለኝ ፡ ነበር ። ነገር ፡ ግን ፡ በችኰላ ፡ ስለሆነ ፡ ፈራሁ ። ባገራችን ፡ ምሳሌ ፡ ሲሮጡ ፡ የታጠቁት ሲሮጡ ፡ ይፈታል ። እንደተባለው ፡ እንዳይሆን ፡ ያሰጋል ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ የችኰላና ፡ የወረት ፡ ነገር ፡ አይምሰልሽ ፡ ወዳጇ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ብዙ ፡ ልጃገረዶች ፡ ብዙ ፡ ወጣቶች ፡ ትምህርታቸውን ፡ እየጨረሱ ፡ ከውጭ ፡ አገር ፡ የመጡ ፡ ለኔ ፡ ጓደኛ ፡ ለመሆን ፡ እኔን ፡ ለማግባት ፡ ደክመው ፡ ነበር ። ምንም ፡ ፍቅራቸው ፡ አልሳበኝም ።

ነገር ፡ ግን ፡ ባንቺ ፡ ላይ ፡ ያለኝ ፡ የፍቅር ፡ ስሜት ፡ ልዩ ፡ ነገር ፡ ነው ። ስለዚህ ፡ ለንደዚህ ፡ ያለ ፡ ቁም ፡ ነገር ፡ ጉዳይ፡ ቀን ፡ አንስጠው ።

ፀሐይ፡ መስፍን ፡ እርግጥ ፡ ነው ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፍቅር ፡ ሁለት ፡ ዓይነት ፡ ጠባዮች ፡ አሉት ። አንደኛው ፡ መሠረታዊ ፡ ሁለተኛው ፡ ተላላፊ ፡ ነው ። መሠረታዊው ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ልብን ፡ ካቆሰለ ፡ በምንም ፡ አኳኋን ፡ መለያየት ፡ አይቻልም ። ተላላፊው፡ ፍቅር፡ ግን ፡ እንደ ፡ ገለባ ፡ እሳት ፡ ብው ፡ ብሎ ፡ ይነድና ፡ ወዲያው ፡ ይጠፋል ።

ስለዚህ ፡ የትኛው ፡ መሆኑን ፡ ስላላወቅሁት ፡ ብዙ ፡ እምነት ፡ የለኝም ።

ወንድሜ ፡ ሆይ ፍቅር ፡ እንደ ፡ አሞራ ፡ በክንፉ ፡ የሚበር ፡ ስለሆነ ፡ በሚያርፍበት ፡ ሰው፡ ላይ ፡ ዓለምንና ፡ ደስታን ፡ ወይም፡ የሚያስገርም፡ መከራ ፡ ስለሚጥል ፡ ብዙ ፡ የሚያሰጋ ፡ በመሆኑ ፡ ማሰብና ፡ መጠንቀቅ ፡ ያስፈልጋል ፡ በማለት ፡ ነው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ ስለምንድነው ፡ ዘወትር ፡ አጥቁረሽ ፡ የምታይ ፡ ፍቅር ፡ ፍቅር ፡ ነው ፡ ጋብቻም ፡ አዲስ ፡ ነገር ፡ አይደለም ።

እኔ ፡ እንደ ፡ ወደድኩሽ ፡ አንቺም ፡ ወደሽኝ ፡ እንደሆነ ፡ እንጋባ ፡ ጥቅጥቅ ፡ ካለ ፡ ደን ፡ ውስጥ ፡ በጨለማ ፡ ገብተሽ ፡ ለምን ፡ በሐሳብ ፡ ትጨነቂያለሽ ፡

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ወንድሜ ፡ ሆይ ፡ ሰው ፡ በእግዚአብሔር ፡ መልክ ፡ ስለ ፡ ተፈጠረ ፡ እንደ ፡ ከብት ፡ ለምለም ፡ ሣር ፡ በማየት ፡ ወደ ፡ ገደል ፡ አይገባም ማናቸውንም ፡ ነገር ፡ ግራና ፡ ቀኝ ፡ ማየት ፡ አለበት ። ስለዚህ ፡ ወድጄሃለሁ ፡ ወድጄሻለሁ ፡ ተባብለን ፡ ጥቂት ፡ ሳናስብበት ፡ ጋብቻን ፡ ያህል ፡ ነገር ፡ አሁን ፡ ልንቆርጠው ፡ አይቻልም ፡ ለማለት ፡ ነው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ተይው ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ አወቅሁት ፡ አንዳንድ ፡ ሴቶች ፡ የመምሰል ፡ በሽታ ፡ ስላለባቸው ፡ አጥቁረው ፡ የሚያዩት ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ የውነት ፡ እየመሰላቸው ፡ እንዳዘኑ ፡ ይኖራሉ ። ከዚህ ፡ ሃሣብ ፡ ውስጥ ፡ ለመውጣት ፡ ምናልባት ፡ በከተማ ፡ ውስጥ ፡ በአቶመቢል ፡ መንፈስ ፡ ይሻል ፡ እንደሆነ ፡ ትንሽ ፡ ንፋስ ፡ እንቀበል ።



በነፃነት ፡ ሐውልት ፡ በኩል ፡ ሲያልፉ ፡

ፀሐይ ፡ መስፍን፡ ከት ፡ ብላ ፡ ስቃ ፡ አሳቤን ፡ እኔው ፡ ይገፎው ፡ ስለምሔድ ፡ በመናፈሳችን ፡ ምን ፡ ይለወጥ ፡ መስሎሀ ፡ ነው ፡ ብላው ፡ ለመሔድ ፡ ተነስተው ፡ ከአቶመቢላቸው ፡ ላይ ፡ ተቀምጠው ፡ በቀዳማዊ ፡ ኃይለ ፡ ሥላሴ ፡ ጐዳና ፡ ገብተው ፡ ወደ ፡ አቡነ ፡ ጴጥሮስ ፡ ሐውልት ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ ሲደርሱ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ ይህ ፡ ከፊለፊታችን ፡ ያለው ሦስት ፡ ፎቅ ፡ ትልቅ ፡ ቤት ፡ የማን ፡ ቤት ፡ ነው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ የኔ ፡ ነው ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ያያት ፡ የቅድም ፡ አያትህ ፡ ርስት ፡ ነውን ?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እቅፍ ፡ አድርጎ ፡ ስሞ ፡ ምነው ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ ከዚህ ፡ ቀደም ፡ አልነገርኩሽምን ፡ ላባቴ ፡ አያቴና ፡ ቅድማያቴ ፡ ጊዜ ፡ ነው ። የኢትዮጵያ ፡ ጥፋት ፡ ላባቴ ፡ ልማ፦ ፡ ሆኖት ፡ በዶሮና ፡ በንቁላል ፡ ያገኘው ፡ ካብት ፡ ነው ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እባክህ ፡ ወዳጄ ፡ አባትህ ፡ ይህነን ፡ የሚያህል ፡ ቤት ፡ ገዛው ፡ ወይስ ፡ ሠራው ?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ይህ ፡ ቦታና ፡ ቤት ፡ ያንድ ፡ ትልቅ ፡ መስፍን ፡ ርስት ፡ ነበር ፡ በዕዳ ፡ ምክንያት ፡ ሐራጅ ፡ ሲባል ፡ የኔ ፡ አባት ፡ ገዛው ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እባክህ ፡ ወንድሜ ፡ ይህነን ያህል ፡ ርስት ፡ ሐራጅ ፡ ሲባል ፡ ለማዳንና ፡ ለመከላከል ፡ መስፍኑ ፡ ወገን ፡ የለውም ፡ ነበርን ?



የአቡነ ፡ ጴጥሮስ ፡ ሐውልት ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ብዙ ፡ ወገኖችስ ፡ ነበሩት ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ይህ ፡ ነገር ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ የሚደርስ ፡ ስላልመሰላቸው ፡ አንድ ፡ ሁለት ፡ ቀን ፡ ተደንቀው ፡ በሱ ፡ ላይ ፡ በመፍረድ ፡ ዝም ፡ ስላሉ ፡ ከፍ ፡ ያሉ ቤተሰቦች ፡ ሁሉ ፡ እንደዚሁ ፡ እየሚሙ ፡ ያለቁ ፡ ብዙ ናቸው ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ዓይንዋን ፡ በመሐረብ ፡ ይዛ ፡ ስቅቅ ፡ ብላ ፡ አለቀሰች ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ምነው ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ ለምን ፡ ታለቅሻለሽ ?

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የኔ ፡ አባት ፡ አኳኋን ፡ ትዝ ብሎኝ ፡ ነው ፡ ምክንያቱም ፡ አባቴ ፡ አንዳንድ ፡ ቀን ተክዞ ፡ ከወንበር ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ እያዘነ ፡

ጊዜ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ቁም ፡ ነገሩም ።
ባላባትነት ፡ አያኮራም ።
ገዝተው ፡ እንዲያው ፡ አይሔዱም ።
ድኻል ፡ አለ ፡ አሉ ፡ በምድርም ። እያለ ፡ ያንጐራጕር ፡ ነበር ።

ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ የሰው ፡ ልጅ ፡ የትውልድ ፡ ዛፍ ፡ አድጎ ፡ ወፍሮ ፡ ረዝሞ ፡ ቅርንጫፉና ፡ ቅጠሉ ፡ ሰፍቶ ፡ ለሰውም ፡ ለእንስሳም ፡ ጥላ ፡ ከሆነ ፡ በኋላ ፡ ጊዜ ፡ ገርሶ ፡ እንደሚጥለው ፡ የታወቀ ፡ ነው ።

ወንድሜ ፡ ሆይ ፡ ስለዚህ ፡ ነው ፡ ከደስታዬ ፡ ይልቅ ፡ ኃዘኔ ፡ የሚያመዝነው ፡ አንተም ፡ ዘወትር ፡ ለምን ፡ አጥቁረሽ ፡ ታያለሽ ፡ ብለህ ፡ የምትቆጣኝ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እንግዲህ ፡ አንቺን ፡ ደስ ፡ የሚልሽ ፡ ነገር ፡ ከሌለ ፡ ምናልባት ፡ የደስታ ፡ አጠፌታውን ፡ እንደሆነ ፡ የምትወጂው ፡ ጉለሌ ፡ እንሒድና ፡ ከፈረንጆች ፡ መቃብር ፡ አታክልት ፡ ውስጥ እንናፈስ ፡ አላት ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ወንድሜ ፡ በጣም ፡ ደስ ፡ ይለኛል ፡ ምክንያቱም ፡ በሽታን ፡ በበሽታው ፡ ሲያክሙት ፡ ነው ፡ የሚድነው ፡ ብዬ፡ እንደነገርኩህ፡ የኔን ኃዘን ፡ በኃዘን ፡ ቢያክሙኝ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ የምድን በደስታ ፡ አይደለም ።

የኔ ፡ ወዳጅ ፡ የኔን ፡ ኃዘን ፡ እስከ ፡ አሁን ፡ ደግፎ ፡ የያዘኝ ፡ ይህ ፡ በጄ ፡ ያለው ፡ ሚዜራብል ፡ የሚባል ፡ የቢክቶሬጉ ፡ መጽሐፍና ፡ የድሆች ፡ ከተማ የሚባሉት ፡ ናቸው ።

ከዚህም ፡ መጽሐፍ ፡ ውስጥ ፡ የበለጠ ፡ የሚያጽናናኝ ፡ ኰዜት ፡ ከምትባል ፡ ልጅ ፡ ላይ ፡ የደረሰባትን ፡ መከራ ፡ ሳነብ ፡ ነው ፡ አለችው ።

ምዕራፍ ፡ ፬ ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታም ፡ እንግዲያው ፡ እንሒድ ፡ ብሎ ፡ በካዲላክ ፡ አቶመቢል ፡ ይዟቸት ፡ ወደ ፡ ጉለሌ ፡ በረረ ።

ከአቶመቢሉም ፡ ወርደው ፡ ከመቃብር ፡ አታክልት ፡ ውስጥ ፡ ገብተው ፡ በእግራቸው ፡ ግራና ፡ ቀኝ ፡ የሙታንን ፡ ሐውልቶች ፡ እየተመለከቱ ፡ ይናፈሱ ፡ ነበር ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ ሰውን ፡ ያህል ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ ፍጥረት ፡ እንደዚህ ፡ ማዋረድ ፡ አይገባሽም ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ሳቅ ፡ ብላ ፡ ከዓለም ፡ ጋር ፡ አዲስ ፡ ወዳጅ ፡ በመሆንህ ፡ የዓለምን ፡ ከንቱነት ፡ የሰውን ፡ ጥፋት ፡ ገና ፡ ለማሰብ ፡ አልቻልክም ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ወዳጄ ሆይ በዓለም፡ ላይ ሁለት ፡ ወገን ፡ ተከራካሪዎች ፡ እንዳሉ ፡ የታወቀ ፡ ነው ። አንዱ ፡ በስንፍናው ፡ ከዓለም ፡ ዕድል ፡ ውጪ ፡ በመሆኑ ፡ ዓለምን ፡ ከንቱ ፡ ናት ፡ በማለት ፡ ድህነቱንና ፡ ችግሩን ፡ ይጽናናበታል ። ሁለተኛው ፡ ዕድል ፡ መርጣ ፡ ከዓለም ፡ ስላስተዋወቀችው ፡ ራሱም ተጠቅሞ ፡ ወገኑንም ፡ ጠቅሞ ፡ በመኖሩ ፡ ደስ፡ ብሎት ፡ ይኖራል ። ሁሉም ፡ መጨረሻቸው፡ ያው ፡ መቃብር ፡ ቢሆን ፡ እንኳ ፡ እስከዚያው ፡ ድረስ ፡ ደስ ፡ ብሎት ፡ ቢሞት ፡ አይሻል ፡ ምን ?

እህቴ ፡ ሆይ ፡ የሰው ፡ ልጅ ፡ የእውቀቱን ፡ ብርሃን ፡ በዕቃ ፡ ውስጥ ፡ ሸፍኖ ፡ ማስቀመጥ ፡ በወንጌልም ፡ ክልክል ፡ ነው ።

መድኃኒታችንም ፡ በተራራ ፡ ላይ ፡ የተሠራ ፡ ቤት ፡ መሠወር ፡ አይችልም ፡ እንዳለው ፡ የሰውን ፡ ልጆች ፡ እውቀትና ፡ ብልጠት ፡ ትጋት ፡ በሥራም ፡ መፍጨርጨርን ፡ የሚከለክል ፡ መጽሐፍና ፡ ፍልስፍና ፡ የለም ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እንደምትለው ፡ እርግጥ ፡ ነው ፡ ይገባኛል ፡ በብልጠትና ፡ በትጋት ፡ ተፍጨርጭረው ፡ ደክመው ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ ክብርና ፡ ካብትም ፡ ቢያገኙ ፡ በጊዜ ፡ ምክንያት ፡ የዕድላቸው ፡ አበባ ፡ ገርጥቶ ፡ ከመጨረሻ ፡ ችግር ፡ ስለሚወድቁ ፡ በዕድልና ፡ በካብት ፡ በብልጠትና ፡ በትጋት ፡ መመካት ፡ አያስፈልግም ፡ ለማለት ፡ ብቻ ፡ ነው ። ወንድሜ ፡ ሆይ ዓለም ፡ ወረተኛ ፡ መሆንዋን ፡ ከመጽሐፍ ፡ አላነበብክምን ። ሲጠልዋት ፡ የምትቀርብ ፡ ሲወዱዋት ፡ የምትርቅ ፡ አመለቢስ ፡ ቀብራራ ፡ መሆንዋን ፡ አታውቅምን ፡ ዓለም ፡ ዛሬ ፡ ወዳጅ ፡ ነገ ፡ ጠላት ፡ ስለሆነች ፡ እምነት ፡ አይጣልባትም ፡ እንግዲህ ፡ ይህንን ፡ የመረረ ፡ ጫወታ ፡ እንተውና ፡ የሙታን ፡ መታሰቢያዎችን ፡ እየተናፈስን ፡ እንመልከት ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እሺ ፡ በእግራችን ፡ እንሂድ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የዚህ ፡ የሽማግሌ ፡ ሐውልት ፡ እንደምን ፡ ደስ ፡ ይላል ። ከሥሩም ፡ የተጻፈው ፡ የሕይወቱ ፡ ታሪክ ፡ ያኮራል ። ዕድሜውም ፡ በሰማንያ ፡ አምስት ፡ ዓመት ፡ ስለሞተ ፡ መልካም ፡ እድሜ ፡ ጠግቦ ፡ አንቀላፍትዋል ። ብላ ፡ ወደ ፡ ሌላው ፡ ሐውልት ፡ እጅ ፡ ለእጅ ፡ ተያይዘው ፡ ሲሔዱ ፡ ብዙ ፡ ሐውልቶች ፡ እያዩ ፡ ካለፉ ፡ በኋላ ፡ በመጨረሻ ፡ አንድ ፡ የሕፃን ፡ ልጅ ፡ ሐውልት ፡ በዕብነ ፡ በረድ ፡ የተሠራ ፡ አይታ ፡ ቆማ ፡ ጠጋ ፡ ብላ ፡ ጽሕፈቱን ፡ ስትመለከት ፡ በ፫ ፡ ዓመቱ ፡ በአደጋ ፡ ምክንያት ፡ የሞተ ፡ መሆኑን ፡ አንብባ ፡ ታለቅስ ፡ ጀመር ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እንግዲህ ፡ መቼ ፡ ይሆን ፡ ደስ ፡ የሚልሽ ፡ የዚህን ፡ የህፃን ፡ ሐውልት ፡ በ

ማየት ፡ ምን ፡ የሚያስለቅስ ፡ ነገር ፡ አገኘሽ ፡ ልጅ ፡ ቢኖርሽ ፡ እንኳ ፡ በልጇ ፡ ይደርሳል ፡ ብለሽ ፡ ብታለቅሺ ፡ ምክንያት ፡ አለሽ ፡ አንቺ ፡ ወጣት ፡ ልጃገረድ ነኝ ፡ ብለሽኝ ፡ ነበር ። የነገርሽኝ ፡ እሰት ፡ ነውን ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እኔስ ፡ እንደነገርኩህ ፡ ልጃገረድ ፡ ነኝ ፡ ልጅም ፡ የለኝም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ አንተ ፡ ሁለተኛ ፡ ይህነን ፡ የምታነሳብኝ ፡ የድህ ፡ በሽታው ፡ መዋሸት ፡ ነው ፡ በማለት፡ ነውን ?

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አይደለም ፡ እህቴ ፡ ልጅ ፡ እንደሌለሽ ፡ አምናለሁ ። ብቻ ፡ ለደስታችን ፡ እንቅፋት ፡ እንዲሆን ፡ የዚህን ፡ የህፃን ፡ ልጅ ፡ ሐውልት ፡ አይተሽ ፡ ስታለቅሺ ፡ ጊዜ ፡ ተቆጥቼ ፡ ነው ። አሁንስ ፡ እንሒድና ፡ ቤቴን ፡ በውጪ ፡ ላሳይሽ ፡ ነገ ፡ ማታ ፡ በሁለት ፡ ሰዓት ፡ እንድትመጪና ፡ ከናቴ ጋር ፡ ሦስታችን ፡ ብቻ ፡ ራታችንን ፡ በልተን ፡ የጋብቻችንን ፡ ፕሮግራም ፡ እናስናዳለን ፡ አላት ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ፡ ደስታና፡ ፀሐይ መስፍን ፡ በአቶመቢላቸው ፡ ተቀምጠው ፡ ወደ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ መኖሪያ ፡ ቤት ፡ ሔዱ ። ከውጪ ፡ በአቶመቢል ፡ ላይ ፡ ሆነው ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በጣቱ ፡ እያመለከተ ፡ ይህ ፡ በፊት ፡ ለፊት ፡ የምታይው ፡ ሦስት ፡ ደርብ ፡ ቤት ፡ የመኖሪያችን ፡ ቤት ፡ ነው ። ከሱ ፡ እልፍ ፡ ብሎ ፡ በጣም ፡ ትልቅ ፡ ነጭ ፡ ቤት ፡ የብዙ ፡ ሰው ፡ መኖሪያ ፡ ያለው ፡ እሱም ፡ የኔ ፡ ቤት ፡ ነው ።

ነገር ፡ ግን ፡ ለሁለት ፡ ሺህ ፡ ብር ፡ በወር ፡ አከራይቼዋለሁ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ይህ፡ ሦስት ፡ ደርብ ፡ ቤት፡ ለመኖሪያ ፡ አይበዛብህምን ?



የልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ የመኖሪያ ፡ ቤት ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አይበዛብንም ፡ የታችኛው ፡ የምድር ፡ ቤቱ ፡ የኔ ፡ ቢሮና ፡ የእንግዳ ፡ መ

ቀበያ ፡ እልፍኝና ፡ ሳሎን ፡ የመብል ፡ ቤት ፡ አለው ። ከዚያ ፡ ቀጥሎ ፡ እናቴ ፡ ከሰው ፡ የምትገናኝበት ፡ ክፍል ፡ አለ ።

በሁለተኛው ፡ ደርብ ፡ የናቴና ፡ የኔ ፡ መኝታ ቤትና ፡ ሳሎን ፡ ቢሮ ፡ ሁለት ፡ የመታጠቢያ ፡ ቤት ፡ አለው ።

ሦስተኛው ፡ ደርብ ፡ ግን ፡ ያሽከሮች ፡ ቤት ፡ ነው ።

ፀሐይ ፡ መሥፍን ፡ ይህንን ፡ ሁሉ ፡ ቤት ፡ አባትህ ፡ ነውን ፡ የሠራው ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ የኔን ፡ መኖሪያ ፡ ቤት ቦታውን ፡ ገዝቶ ፡ አባቴ ፡ የሠራው ፡ ነው ። ነገር ፡ ግን ፡ ትልቁን ፡ ቤት ፡ ካንድ ፡ አባቱ ፡ ከሞተበት ፡ ልጅ በወለድ ፡ አግድ ፡ ገንዘብ ፡ አበድሮት ፡ ለመክፈል ፡ ስላልቻለ ፡ ስለ ፡ ዕዳው ፡ የወሰደበት ፡ ነው ።

ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ የኔ ፡ አባት ፡ በጣም ፡ ደግ ፡ ሰው ፡ ስለሆነ ። በወለድ ፡ አግድ ፡ ማንም ፡ ሰው ፡ ገንዘብ፡ቢለምነው ፡ አይከለክልም ፡ ነበር ።

ፀሐይ ፡ መስፍን፡ ከዓይንዋ፡ እንባዋ፡ እየፈሰሰ ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ ያንተ ፡ አባት ፡ ዓሣ ፡ ለመያዝ ፡ በመንጠቆው ፡ ላይ ፡ ሥጋ ፡ ሰክቶ ፡ እንደሚያጠምድ ፡ ዓሣ ወጋሪ ፡ ነው ። እባክህ ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ አባቴ ፡ ብዙ ፡ ገንዘብ ፡ ትቶልኛል ፡ የምትለው ፡ እንደዚህ ፡ ያለውን ፡ ካብት ፡ ነውን ፡ እባክህ ፡ ለዚህ ፡ ለድሀ ፡ ገንዘቡን ፡ ይመልስልህና ፡ ርስቱን ፡ መልስለት ፡ እያለች ፡ ትለምነው ፡ ጀመር ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ወዴት ፡ አግኝቼው ፡ ነው ፡ የምመልስለት ፡ ያንን ፡ ገንዘብ ፡ ካባቴ ፡ ከወሰደ ፡ ወዲያ ፡ አቶመቢል ፡ ገዝቶ ፡ ሲናፈስ ፡ ካመንዝራዎች ፡ ጋር ፡ ሲበላ ፡ ሲጠጣ ፡ ጥቂት ፡ ቀን ፡ ከቆየ ፡ በኋላ ፡ ወሬውን ፡ ብጠይቅ ፡ ገንዘቡ ፡ አልቆበት ፡ [illegible]

በወለድ ፡ አግድ ፡ የተወሰደው ፡ ቤት ።

ግርና ፡ በመከራ ፡ ምክንያት ፡ የሳምባ ፡ በሽታ ፡ ታሞ ሞተ ። የሚሉ ፡ ሰማሁ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አባትህና ፡ አንተ ፡ ነፍሰ ፡ ገዳዮች ፡ ናችሁ ። በተንኰል ፡ የተሰበሰበ ፡ ገንዘብ ፡ መሠረት ፡ የሌለው ፡ ባሸዋ ፡ ላይ ፡ የተመሠረተ ፡ ቤት ፡ ስለሆነ ፡ ምንም ፡ደስ ፡ አያሰኝም ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ገንዘብ ፡ ከወዴት ፡ ይመጣ ፡ ይመስልሻል ፡ እጅን ፡ አጣምሮ ፡ ገንዘብ ፡ ገንዘብ ፡ ቢሉት ፡ ገንዘብ ፡ እንደ ፡ ኅብስተ ፡ መና ፡ ከሰማይ ፡ ይወርድ ፡ ይመስልሻልን ፡ የሰው ፡ ልጅ ፡ ዕድል ፡ ልክ ፡ እንደ ፡ ካርታ ፡ ጫወታ ፡ ነው ። አንዱ ፡ ያገኛል ሌላውም ፡ ያጣል። ያለዚያ፡ የሰው፡ ልጅ፡ ሁሉ፡ ካብቱ ሳይነካ ፡ እንደያዘ ፡ ላዘለም፡ የሚኖር፡ ቢሆን፡ ዘወትር እግዚአብሔር ፡ አዲስ ፡ ዓለም ፡ ሲፈጥር ፡ ይኖር ፡ ነበር ። እባክሽ ፡ በዚህ ፡ ነገር ፡ አትዘኝ ፡ ይህ ፡ የመለኮት ዋናው ፡ ምሥጢራዊ ፡ ሥራው ፡ ነው ። ይልቁንስ ፡ የነገን ፡ ቀጠሮ ፡ እንዳትረሺ ፡ ብልዋት ፡ በቀጠሮው ፡ ተስማምተው ፡ ወደ ፡ አቃቂ ፡ በሰቃ ፡ በኦቶቡስ ፡ ላይ ፡ ተሳፍራ ፡ ሔደች ። በእጅዋ ፡ የያዘችውን ፡ ሚዜራብል ፡ የሚባል ፡ መጽሐፍ ፡ እያነበበች ፡ በዕድሌ ፡ ምክንያት ፡ ይህም ፡ ያሰብነው፡ ጉዳይ ፡ ይፈጸም፡ አይመስለኝም ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ዕድል ፡ ካዘነበለና ፡ የዕድሉ፡ አበባ፡ ከገረጣ ፡ ማናቸውም ፡ ነገር፡ አይቃናም ። እያለች፡ ስታስብ ፡ ከመጽሐፉ ፡ ውስጥ ፡ አንዱ ፡ ምዕራፍ ፡ የዋቴርሎ ፡ ጦርነት ፡ ስለነበረ ፡ የናፖሊዎን ፡ አወዳደቅና ፡ የዕድሉ ፡ አበባ እንደምን ፡ እንደ ፡ ገረ



ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ኦቶቡስ ፡ የምትሳፈርበት ፡

ጣ ፡ ካነበበች፡ በኋላ ፡ ሰሎሞን ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ አዲስ ፡ ነገር ፡ የለም ፡ ያው ፡ ተመልሶ ፡ ይደረጋል ፡ ያለው ፡ እርግጥ ፡ ነው ፡ እያለች ፡ በአሳብ ፡ ተውጣ ፡ ሳታውቀው ፡ ከቤቱዋ ፡ ደረሰች ፡

ላጋር ፡ የባቡር ፡ መቋሚያ ።

ከዚያም ፡ ከአቶብስ ፡ ላይ ፡ ወርዳ ፡ ወደ ፡ ቤትዋ ፡ ገባች ።

ልጆችዋም ፡ እየተሯሯጡ ፡ መጥተው ፡ አንገትዋን ፡ አቅፈው ፡ ይስምዋት ፡ ጀመር ፡

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ልጆችዋን ፡ በተራ ፡ በተራ ከሳመች ፤ በኋላ ፡ ትንሹን ፡ ሕፃን ፡ አቅፋ ፡ እያለቀሰች ፡ በድህነቴ ፡ ምክንያት ፡ አባይ ፡ ሆኘ ፡ ልጅ ፡ የለኝም ፡ ብዬ ፡ ዋሸሁ ። ጐሽ ፡ ለልጆችዋ ፡ ስትል፡ ትወጋለች ። እንደተባለው ፡ እኔም ፡ ለናንተ ፡ ስል ፡ ሕይወቴን ፡ ለማሻሻል ፡ የቅድማያቴንና ፡ ያያቴን ፡ ክብር ረስቼ ፡ ለገንዘብ ፡ ስል ፡ አባይ ፡ ዋሾ ፡ ሆንኩ ፡ እያለች ዕንባዋን ፡ ካፈሰሰች ፡ በኋላ ፡ ለልጆችዋና ፡ ለስዋ ምግብ ፡ ለማሰናዳት ፡ ወደ ፡ ማድቤት ፡ ሔደች ።

ምዕራፍ ፡ ፭ ፡

ከዚህም ፡ በኋላ ፡ በሰባት ፡ ሰዓት ፡ የተገኘውን ፡ ምግብ ፡ ከእንጨት ፡ ገበታ ፡ ላይ ፡ አቅርባ ፡ እርስዋም ፤ ልጆችዋም ፡ ምሳቸውን ፡ ተጋብዘው ፡ እንደዚሁም ፡ ራታቸውን ፡ በልተው ፡ ተኙ ። ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በማለዳ ፡ ተነሥታ ፡ ከልጆችዋ ፡ ጋር ፡ ቁርስ ፡ አድርጋ ፡ ወደ ፡ እምትወዳት ፡ ጐረቤትዋ ፡ ዘንድ ፡ ሔዳ ፡ ደህና ፡ ልብስ ፡ ተውሳ ፡ መጣች ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ከልጆችዋ ፡ ጋር ፡ ምሳዋን ፡ በልታ ፡ ለራታቸው ፡ የሚበቃ ፡ አሰናድታላቸው ፡ ለትልቅዋ ፡ ልጅዋ ፡ አደራሺን የተስፋዬን ፡ ነገር ፡ ደህና ፡ አድርገሽ ፡ ጠብቂው ፡ ብላ ሦስቱንም ፡ ልጆችዋን ፡ ስማ ፡ በ፱ ፡ ሰዓት ፡ ወደ ፡ አዲስ ፡ አበባ ፡ በአቶቡስ ፡ ተሳፍራ ፡ ሔደች ።

እስዋም፡በቀጥታ፡ወደ፡ፍል፡ውሃ፡ሔዳ፡ታጥባ፡ ልብስዋንም ፡ ለውጣ፡በቀጠሮዋ ፡ ልክ፡በሁለት ፡ ሰዓት ፡ ወደ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ቤት ፡ ሔደች ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ዘንግቶት ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ የተቃጠራት ፡ ብዙ ፡ ከአሜሪካንና ፡ ከእንግሊዝ ፡ አገር ፡ ተምረው ፡ ዲግሪያቸውን ፡ ተቀብለው ፡ ለመጡ ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ወጣቶች ፡ ባልንጀሮቹ ፡ የክብር ፡ ግብዣ ፡ ስላደረገ ፡ የውጪም ፡ አገር ፡ የመንግሥት ፡ ሠራተኞች ፡ ተጠርተው ፡ ስለነበረ ፡ ወንዶቹ ፡ በፍራክ ፡ ሴቶቹ ፡ በአልማዝና ፡ በወርቅ ፡ አጊጠው ፡ ሲገቡ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በቀጠሮዋ ፡ መጥታ ፡ ከበራፍ ፡ ቆማ ፡ በመደነቅ ፡ ትመለከት ነበር ።

ወዲያው ፡ አንድ ፡ አሽከር ፡ ወደርስዋ ፡ መጥቶ ፡ ከዚህ ፡ ምን ፡ ታደርጊያለሽ ፡ ብሎ ፡ ጠየቃት ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ዛሬ ፡ ማታ ፡ በሁለት ፡ ሰዓት ፡ እንድመጣ ፡ ቃጥሮኝ ፡ ነበር ።

አሽከሩ ፡ ስምዎ ፡ ማነው ፡

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ከኰሮጀዋ ፡ ስምዋ ፡ የተጻፈበትን ፡ ካርት ፡ አውጥታ ፡ ሰጠችው ።

አሽከሩም ፡ ሔዶ ፡ ካርት ፡ ቪዚቱን ፡ ሰጠው በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ሳያስበው ፡ ባደረገው ፡ ቀጠሮ ፡ ተናዶ ከበዓሉም ፡ ውስጥ ፡ እንዳትገባ ፡ የማታ ፡ ልብስ ፡ ስለሌላት ፡ ታሳፍረኛለች ፡ ብሎ ፡ ብዙ ፡ ጊዜ ፡ ተክዞ ፡ ከቆየ፡ በኋላ፡ ከካርታዋ፡ጀርባ፡ ላይ የኔ፡ ወዳጅ፡ ይቅር፡ በይኝ ፡ ዛሬ ፡ ቀጠሮ ፡ ያደረግሁት ፡ ተሳስቼ ፡ ነው ።

አሁንም ፡ ይህ ፡ አሽከር ፡ ከሚያሳይሽ ፡ ቤት ገብተሽ ፡ እንግዶቼን ፡ ሸኝቼ ፡ እስክመጣ ፡ ድረስ ፡ ጠብቂኝ ፡ ብሎ ፡ ጽፎ ፡ ላሽከሩ ፡ ይህንን ፡ ሰጣትና ፡ ከሦስተኛው ፡ ደርብ ፡ ላይ ፡ አውጣና ፡ ላሽከሮች ፡ ከተሰናዳው ፡ ክፍል ፡ ውስጥ ፡ አስገባትና ፡ ትቆይ ፡ አለው ።

አሽከሩም ፡ ካርት ፡ ቪዚቱን ፡ ሰጥቶ ፡ ወዲያው ፡ ይዘዋት ፡ ከሦስተኛው ፡ ደርብ ፡ ወጥተው ፡ ካንድ ፡ ክፍል ፡ ቤት ፡ አንድ ፡ አልጋና ፡ አንድ ፡ ጠረጴዛ ፡ ሁለት ፡ ወንበር ፡ ካለበት ፡ ክፍል ፡ አስገብትዋት ሔደ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ያንኑ ፡ ባልንጀራዋን ፡ የድሆች ፡ ከተማ ፡ የሚባለውን ፡ መጽሐፍ ፡ ከጠረጴዛ ፡ ላይ ፡ ዘርግታ ፡ መብራትዋን ፡ አብርታ ፡ አባ ፡ ሰው ፡ በከንቱ ፡ የሚባሉ ፡ መነኩሴ ፡ ካቶ ፡ ካብትህ ፡ ይመር ጋር ፡ የተከራከሩበትን ፡ ስትመለከት ፡ ዳንስ ፡ ተጀምሮ ፡ የሙዚቃ ፡ ድምፅ ፡ ትሰማ ፡ ጀመር ።

ከጥቂት ፡ ሰዓት ፡ በኋላ ፡ ላቪቭ ፡ ጆዋየዝ ፡ የሚባለው ፡ ቫልስ ፡ ሰምታ ፡ በጣም ፡ አዘነች ።

ምክንያቱም ፡ የሞተውን ፡ ባልዋንና ፡ አሁን ከደስታና ፡ ከኃዘን ፡ መካከል ፡ ሆና ፡ ከባዶ ፡ ቤት ፡ ተዘግቶባት ፡ የሰዎችን ፡ ደስታ ፡ በሩቅ ፡ ሰሚ ፡ ሆና ፡ በመቀመጥዋ ፡ ነው ። ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አንድ ፡ ጊዜ

የዕድል ፡ አበባ ፡ ከገረጣ ፡ በኋላ ፡ ለማሻሻል ፡ ችግር ነው ። ያው ፡ ክፉ ፡ዕድሌ ፡ አለቅሽ ፡ ብሎ ፡ ልጆቼን ፡ ከባዶ ፡ ቤት፡ ጥዬ፡ የካብታሞችን፡ ደስታ፡ ፡ እንዳላይ፡ እንኳ ፡ ከባዶ ፡ ቤት ፡ ተዘግቶብኛል ፡ አዬ ፡ ጉድ ፡ እንደምን ፡ ያለ ፡ ውርደት ፡ ደረሰብኝ ፡ እያለች ፡ ስታዝን ፡ ከወንበር ፡ ላይ ፡ እንደሆነች ፡ ጥልቅ፡ የሆነ፡ የኃዘንና ፡ የተስፋ ፡ መቁረጥ እንቅልፍ ፡ ወሰዳት ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ በሕልምዋ ፡ የምትወደው ፡ ልጅዋ ፡ ተስፋዬ ፡ ሌሊት ፡ ከእንቅልፉ ፡ ባኖ ፡ እማማ እማማ ፡ እማማ ፡ እያለ ፡ በመኝታዋ ፡ ቤት ፡ በኩል ፡ ባለው ፡ መስኮት ፡ ወጥቶ ፡ ከፎቁ ፡ ላይ ፡ ተወርውሮ ፡ ከመሬት ፡ ሲከሰከስ ፡ አይታ ፡ በድንጋጤ ባና ፡ ራስዋን ፡ ይዛ ፡ ልጄ ፡ ተስፋዬ ፡ ምን ፡ ሆነህ ፡ ይሆን ፡ ወይኔ ፡ ዕድለ ፡ ቢስዋ ፡ የካብታሞችን ፡ ደስታና ፡ ሁካታ ፡ ለመስማት ፡ ከባዶ ፡ ቤት ፡ ተዘግቶብኝ ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ እንኳ ፡ ተለይቼህ ፡ የማላውቅ ፡ ልጄ ፡ ምን ፡ አደጋ፡ አግኝቶህ ፡ ይሆን፡ ብላ፡ ሰዓትዋን ብታይ ፡ ከሌሊቱ ፡ ፱ ፡ ሰዓት ፡ ሆንዋል ።

ከዚያ ፡ በኋላ ፡ የድሆች ፡ ከተማ ፡ የሚባለውን ፡ መጽሐፍ ፡ ከጠረጴዛ፡ ላይ፡ እንደዘረጋችው፡ ትታ በደረጃው ፡ እየሮጠች ፡ ወርዳ ፡ በሩን ፡ በኃይል ፡ ከፍታ ፡ ከወጣች ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ አቃቂ ፡ በሰቃ ፡ ትሮጥ ፡ ጀመር ።

ቀኑ፡ ሐምሌ፡ ፲፫ ፡ ቀን፡ ስለነበረ፡ ብዙ፡ ዝናም ፡ ይጥል ፡ ነበርና ፡ ያቺ ፡ ዕድለ ፡ ቢስ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን በዚያ ፡ በዝናምና ፡ በሰማዩ ፡ ብልጭታ ፡ እየደነገጠች



ኰሎንአልፒ ፡

ስስ ፡ ካሎስ ፡ ቀሚስ ፡ እንደለበሰች ፡ በብርድ ፡ እየ ተንቀጠቀጠች ፡ ስትሮጥ ፡ ስትወድቅ ፡ ስትነሳ ፡ ልጄ ልጄ ፡ እያለች ፡ ስትጮህ ፡ ያያት ፡ ሰው ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ መኖር ፡ አያስመኝም፡ ነበር ።

እንደዚሁም ፡ እየሮጠች ፡ ኮሎናልፒ ፡ አጠገብ ፡ ስትደርስ ፡ አንድ ፡ ካሚዮን ፡ እህል ፡ ጭኖ ሲመጣ ፡ አግኝታ ፡ እባክህ ፡ አቃቂ ፡ አድርሰኝ ፡ ብላ እየጮኸች ፡ ከዳር ፡ ሮጣ ፡ መጥታ ፡ ከመካከል ፡ መንገድ ፡ ላይ ፡ ወደቀች ።

ነጂው ፡ አላያትም ፡ ነበርና ፡ በላይዋ ፡ ላይ ፡ ሊሔድ ፡ ጥቂት ፡ ሲቀረው ፡ ከፊቱ ፡ አንድ ፡ ነጭ ፡ ነገር ፡ ወድቆ ፡ ስላየ ፡ ፍሬኑን ፡ በኃይል ፡ አቆመና ፡ ከካሚዮኑ ፡ ወርዶ ፡ ከመሬት ፡ ላይ ፡ ቢያነሣት ፡ በዝናብና ፡ በጭቃ ፡ ከራስዋ ፡ እስከ ፡ እግርዋ ፡ የተጨማለቀች ፡ ወጣት ፡ መሆንዋን ፡ ካየ ፡ በኋላ ፡ ይህች ፡ ቅሬሽርሙጣ ፡ የዓለም ፡ ሴት ፡ ከማን ፡ ቤት ፡ አድራ ፡ ሰክራ ፡ ነው ፡ ልትዳጥ ፡ የነበረ ፡ ብሎ ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡ በጥፊ ፡ መትቷት ፡ ከመንገዱ፡ ውጪ፡ ገፍቶ፡ጣላትና፡ በካሚዮኑ ፡ ወጥቶ ፡ ሔደ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በደረሰባት ፡ መከራ ፡ ላይ ፡ ተጨማሪ ፡ ሁለት ፡ ጥፊ ፡ በሾፌሩ ፡ እጅ ፡ ስለተመታች ፡ አዙርዋት ፡ ራስዋን ፡ በጅዋ ፡ ደግፋ ፡ ከቆየች ፡ በኋላ ፡ ተነሥታ ፡ ወደ ፡ አቃቂ ፡ ትሮጥ ፡ ጀመር ። ፲፩ ሰዓት ፡ ተኩል ፡ ሲሆን ፡ አቃቂ ፡ ወንዝ ፡ ደረሰች ።

እስዋም፡ከድልድዩ፡አጠገብ፡ቆማ፡ውሀው ፡ ሞልቶ ፡ ፈረሰኛው ፡ ሲዘል ፡ አይታ ፡ ከቤቴ ፡ ገ

ያቃቂ ፡ ወንዝ ።

ብቼ ፡ የልጄን ፡ የተስፋዬን ፡ ሞት ፡ ከመስማት ፡ ከዚህ ፡ ወንዝ ፡ ላይ ፡ ወድቄ ፡ መሞት ፡ ይሻለኛል ፡ እያለች ፡ ሁለት ፡ ሦስት ፡ ጊዜ ፡ እጅዋን ፡ እንደ ፡ መስቀል ዘርግታ ፡ አቤቱ ፡ እኔን ፡ ኃጢአተኛ ፡ ባሪያህን ፡ ይቅር ፡ በለኝ ፡ ራሴን ፡ በራሴ ፡ ብገድል ፡ ነፍሰ ፡ ገዳይ ፡ መሆኔን ፡ ሳውቅ ፡ ይህንን ፡ ኃጢአት ፡ ለመሥራት ፡ ያስጨከነኝን ፡ አንተ ፡ ልብንና ፡ ኩላሊትን ፡ የምትመረምር ፡ ታውቀዋለህ ፡

እኔ ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ያያት ፡ የቅድማያቴን ፡ ዕዳ ፡ ከፋይ ፡ ሆኜ ፡ ብዙ ፡ ፈተና ፡ እንደደረሰብኝ ፡ ካንተ ፡ የሚሠወር ፡ አይደለም ።

እኔም ፡ የልጆቼን ፡ ኑሮ ፡ ለማሻሻል ፡ ልጆች ፡ የሉኝም ፡ ብዬ ፡ አንተ ፡ የሰጠኸኝን ፡ በረከት ፡ ካድሁ ።

በቃሌ ፡ አሰት ፡ ተናግሬ ፡ የማላውቀውን ፡ አንድ ፡ አዲስ ፡ የካብታም፡ ልጅ፡ ለማግባት፡ አባይ ፡ ዋሾ ፡ በመሆኔ ፡ የቅድማያቶቼንና ፡ ያያቶቼን ፡ ስም ፡ አሳደፍሁ ።

ይህ ፡ ሁሉ ፡ ሆኖ ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ ውርደት፡ የደረሰብኝ ፡ ለተስፋዬ ፡ ለልጄ ፡ ነበር ። እንግዲህ ፡ እሱ በእንደዚህ ፡ ያለ ፡ አሟሟት ፡ ከሞተ ፡ እኔ ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ለመኖር ፡ አያስፈልገኝም ።

አቤቱ ፡ ነፍሴን ፡ አደራ ፡ ብላ ፡ ዘላ ፡ ከባሕሩ ላይ ፡ ልትወረወር ፡ አቡነ ፡ ዘበሰማያትን ፡ ስትደግም አንድ ፡ ከጐረቤትዋ ፡ የሚረዳት ፡ ካብታም ፡ ነጋዴ ፡

ተሰማ ፡ ኃዘኔ ፡ የሚባል ፡ የጐጃም ፡ ተወላጅ ፡ በኦቶመቢል ፡ ሆኖ ፡ በፍጥነት ፡ ካዲስ ፡ አበባ ፡ ሲመጣ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ እጅዋን ፡ ዘርግታ ፡ ወደ ፡ ባሕር ፡ ልትወረወር ፡ ስትል ፡ ካጠገብዋ ፡ በኃይል ፡ ኦቶመቢሉን ፡ አቆመ ።

እስዋም ፡ ምን ፡ መጣብኝ ፡ ብላ ፡ ደንግጣ ፡ ወደሱ ፡ ስትዞር ፡ አይትዋት ፡ ቶሎ ፡ ብሎ ፡ ታቅፎ ፡ ብድግ ፡ አድርጎ ፡ ከኦቶሞቢል ፡ ውስጥ ፡ አስቀመጣት ።

ምዕራፍ ፡ ፮

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ድልድዩን ፡ ተሻግሮ ፡ ከመንገድ ፡ ወጣ ፡ ብሎ ፡ ቁሞ ፡ ልጄ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ምን ፡ ነገር ፡ አግኝቶሽ ፡ ነው ፡ እንደዚህ ፡ በዝናብ ፡ እስከ ፡ አጥንትሽ ፡ እርሰሽ ፡ እንደ ፡ አበደች ፡ ሴት ፡ የሆንሽው ፡ ደህና ፡ ልጅ ፡ አልነበርሽምን ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ ደህና ፡ ነበርሁ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ በመሆኔ ፡ እንደዚህ ፡ ተዋረድሁ ። እግዚአብሔር ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ አይስጥዎ ፡ እያለች ፡ ታለቅስ ፡ ጀመር ።

አቶ ፡ ተሰማ ፡ ኃዘኔም ፡ እንደዚህ ፡ ሴት ፡ መሆንሽን ፡ የሚያስጠላ ፡ ምን ፡ ነገር ፡ አገኘሽ ፡

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ እርስዎም ፡ እንደሚያውቁት ፡ ሦስት ፡ የሙት ፡ ልጆቼን ፡ ይገፌ ፡ ድህነቴን ፡ ለምጄ ፡ ከድሀ ፡ ጐጆዬ ፡ ስኖር ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ ፲፪ ፡ የካቲት ፡ አደባባይ ፡ አጠገብ ፡ ካለው ፡ ከሕዝብ ፡ አታክልት ፡ ውስጥ ፡ ተቀምጬ ፡ መጽሐፍ፡

ስመለከት ፡ አንድ ፡ ወጣት ፡ የካብታም ፡ ልጅ ፡ አጠገቤ ፡ ከድንጋይ ፡ ወንበር ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ ስንጫወት ፡ የመውደድ ፡ አኳኋን ፡ አሳየኝ ።

እኔም ፡ የልጅና ፡ የሴት ፡ ነገር ፡ ሆኖብኝ ፡ በመልኩና ፡ በትምህርቱ ፡ ተስቤ ፡ ይልቁንም ፡ ጐሽ ፡ ለልጆችዋ ፡ ስትል ፡ ትወጋለች ፡ እንደተባለው ፡ የልጆቼን ፡ ሕይወት ፡ ለማሻሻል ፡ ስል ፡ ቶሎ ፡ ብዬ ፡ ፍቅሬን ፡ ገለጥኩለት ።

ይልቁንም ፡ በጣም ፡ የሚያሳዝነኝ ፡ እንዳይተወኝ ፡ በማለት ፡ ልጆች ፡ የሉኝም ፡ ብዬ ፡ እግዚአብሔር ፡ የሰጠኝን ፡ ልጆች ፡ ካድሁ ።

ስለዚህ ፡ እግዚአብሔር ፡ ተቆጥቶኝ ፡ የምወደው ፡ ልጄ ፡ ተስፋዬ ፡ ሞተብኝ ።

አቶ ፡ ተሰማ ፡ ኃዘኔ ፡ በጣም ፡ ደንግጦ ፡ መቼ ነው ፡ የሞተው ፡ ማነው ፡ የነገረሽ ፡

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ጌታዬ ፡ ቅድም ፡ እንደነገርኩዎ ፡ ያ ፡ ላግባሽ ፡ ያለኝ ፡ ወዳጄ ፡ ትናንት ፡ ማታ ፡ ከናቱ ፡ ጋር ፡ ለማስታዋወቅና ፡ የጋብቻችንን ፡ ነገር ፡ ለመጨረስ ፡ በሁለት ፡ ሰዓት ፡ ማታ ፡ ስለጠራኝ ፡ በቀጠሮዬ ፡ ብሔድ ፡ ትልቅ ፡ በዓል ፡ ሆኖ ፡ ወንድና ፡ ሴት ፡ ወጣቶች ፡ የራት ፡ ልብስ ፡ ለብሰው ፡ ሴቶችም ፡ በአልማዝና ፡ በወርቅ ፡ አጊጠው ፡ ሲገቡ ፡ አይቼ ፡ መምጣቴን ፡ ካርቴን ፡ ብልክለት ፡ ካሽከሮች ፡ ማደሪያ ፡ ከሦስተኛው ፡ ደርብ ፡ ላይ ፡ ወጥቼ ፡ እንድጠብቀው ፡ ላከብኝ ፡ እኔም ፡ ላስጨርሰው ፡ ብዬ ፡ ከሌሊቱ ፡ እስከ ፡ ስምንት ፡ ሰዓት ፡ ጠበቅሁት ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ የኃዘንና ፡ የብስጭት ፡ የጠለቀ ፡ እንቅልፍ ፡ ጠረጴዛውን ፡ ተደግፌ ፡ ተኝቼ ፡ ልጄ ፡ ተስፋዬ ፡ እማማ ፡ እማማ ፡ እያለ ፡ ከመኝታዬ ቤት ፡ ፎቅ ፡ ወድቆ ፡ ከመሬት ፡ ላይ ፡ ሲከሰከስ፡ እኔው ፡ ራሴ ፡ አየሁት ፡ አለችው ።

አቶ ፡ ተሰማ ፡ ኃዘኔ ፡ በጣም ፡ አዝኖ ፡ በውነት ፡ በዚያ ፡ በካብታም ፡ ልጅ ፡ ፍቅር ፡ ምክያንት ፡ ራስሽ ፡ ዞሮ ፡ አብደሻል ፡ ሕልሙን ፡ እንደ ፡ ውን ፡ አድርገሽ ፡ እንደዚህ ፡ አድርጎ ፡ ማልቀስ ፡ ይገባልን ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ጌታዬ ፡ የልጄ ፡ ሞት ፡ የተረጋገጠ ፡ ነው ። እርስዎም ፡ በአቶመቢል ፡ እየሮጡ ፡ የመጡት ፡ ይህንን ፡ ጉዳቴን ፡ ሰምተው ፡ ነው ። እባክዎ ፡ በልጅ ፡ አምላክ ፡ ወስደው ፡ ሳይቀብሩት ፡ ስሜው ፡ እንድሰናበተው ፡ ይዘውኝ ፡ ቶሎ ፡ ይሒዱ ፡ ብላ ከእግሩ ፡ ላይ ፡ ወድቃ ፡ ትለምነው ፡ ጀመር ።

አቶ ፡ ተሰማ ፡ ኃዘኔ ፡ እያለቀሰ ፡ ከእግሩ ፡ ላይ ፡ አንስቶ ፡ በአቶመቢል ፡ ይዘዋት ፡ ሔደ ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ከቀኑ ፡ አንድ ፡ ሰዓት ፡ ተኩል ፡ ይሆን ፡ ነበር ።

እንደደረሰች ፡ አቶመቢሉን ፡ በኃይል ፡ ከፍታ ፡ ወደ ፡ ቤትዋ ፡ ልትገባ ፡ ስትል ፡ ሁለቱ ፡ ሴቶች ፡ ልጆች ፡ መምጣትዋን ፡ ይጠባበቁ ፡ ኖሮ ፡ የናፍቆትና ፡ የደስታ ፡ ዕንባ ፡ እያፈሰሱ ፡ ከላይዋ ፡ ላይ ፡ ቷጠመጠሙ ። ትንሽዋን ፡ ልጅ ፡ ተስፋዬ ፡ ሞተ ፡ ወይ ፡ ብላ ፡ ብትጠይቃት ፡ አዎን ፡ እማማ ፡ አለቻት ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ኡ ፡ ኡ ፡ ኡ ፡ እያለች ፡ ራስዋን ፡ ከመሬት ፡ እየከሰከሰች ፡ ስትጮህ ፡ ጐረቤት ፡ ሁሉ ፡ ሰምቶ ፡ ተሰበሰበ ።

ሁሉም ፡ አቶ ፡ ተሰማ ፡ ኀዘኔን ፡ ምን ፡ ሆነች እያሉ ፡ ይጠይቁት ፡ ጀመር ።

እሱም ፡ ተስፋዬ ፡ የሚባለው ፡ ልጅዋ ፡ ሞተ ብለው ፡ ስለነርገዋት ፡ ነው ፡ አላቸው ። እነሱም ፡ ማነው ፡ የነገራት ፡ ብለው ፡ ቢጠይቁት ፡ ይህች ፡ ህፃን ፡ ልጅ ፡ ናት ፡ አላቸው ። ጐረቤቶቹም ፡ ሕፃንዋን ፡ ልጅ ፡ ጠርተው ፡ አንች ፡ ልጅ ፡ ወንድምሽ ፡ መቼ ፡ ነው ፡ የሞተው ፡ ብለው ፡ ቢጠይቅዋት ፡ ትላንትና ፡ ማታ ፡ ተኝቶ ፡ አሁንም ፡ ከዚያው ፡ እንደተኛ ፡ ነው ። አለቻቸው ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ፎቁ ፡ ብዙ ፡ ሰው ፡ የማይዝ ፡ ስለሆነ ፡ ሁለት ፡ ሰዎች ፡ ወጥተው ፡ ቢያዩ ፡ ተስፋዬ ከንቅልፉ ፡ ነቅቶ፡ ቂጭ ፡ ብሎ ፡ ዓይኑን ፡ ሲጠራርግ ፡ አገኙትና ፡ ይዘውት ፡ ወረዱ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ባየችው ፡ ጊዜ ፡ እውነት ፡ አልመስል ፡ ብልዋት ፡ ወደ ፡ ብርሃን ፡ አውጥታ ፡ እየተመለከተች ፡ ትስመው ፡ ጀመር ።

ጐረቤቶችዋም ፡ ሁሉ ፡ የመረረ ፡ ኀዘንዋን ፡ ስላዩ ፡ ከልክ ፡ ያለፈ ፡ ደስታ ፡ አደረጉ ።

ይልቁንም ፡ አቶ ፡ ተሰማ ፡ ኀዘኔ ፡ ቀደም ፡ ብሎ ፡ በልጅዋ ፡ ሞት ፡ ተስፋ ፡ ቆርጣ ፡ ዘላ ፡ ካቃቂ ፡ ባሕር ፡ ውስጥ ፡ ልትወድቅ ፡ ስትል ፡ ስለደረሰባትና ፡



የዳግማዊ ፡ ምኒልክ ፡ ሆስፒታል ፡

ከጐረቤቶችዋም ፡ ጋር ፡ ተጨናቂ ፡ ሆኖ ፡ ስለነበረ ፡ የበለጠ ፡ ደስ ፡ አለው ።

ከዚህ፡በኋላ፡ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ካዲስ ፡ አበባ፡ እስከ ፡ አቃቂ ፡ ወንዝ ፡ ድረስ ፡ የዝናብ ፡ መዓት ፡ ሲወርድባት ፡ ስለነበረ ፡ ከራስዋ ፡ እስከ ፡ እግርዋ ፡ ድረስ ፡ ርሳ ፡ ትንቀጠቀጥ ፡ ነበር ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ከጐረቤቶችዋ ፡ አንዲቱ ፡ በጣም ፡ የምትወዳትና ፡ የምታስብላት ፡ ወሰንየለሽ ፡ ተገኘ ፡ የምትባል ፡ ሴት ፡ የራስዋን ፡ የውስጥ ፡ ልብስ አምጥታ ፡ ያንን ፡ የተዋሰችውን ፡ ካሎስ ፡ አውልቃ ፡ የስዋን ፡ የውስጥ ፡ ልብስ ፡ አልብሳ ፡ ካልጋ ፡ ላይ ፡ አስተኛቻት ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በጣም ፡ በብርድ ፡ ስለተነካች ፡ ትስል ፡ ጀመር ።

ይልቁንም ፡ ውጋት ፡ በግራ ፡ ጐንዋ ፡ ቀስፎ ፡ ስለያዛት ፡ ቡናም ፡ ቻይም ፡ ለመቅመስ ፡ እየለበቃት የማትውጥ ፡ ሆነች ።

ስለዚህ ፡ አቶ ፡ ተሰማ ፡ ኃዘኔና ፡ ወይዘሮ ፡ ወሰን ፡ የለሽ ፡ ተገኘ ፡ እልፍ ፡ ብለው ፡ ይህች ፡ ልጅ ፡ በጣም ፡ በብርድ ፡ ምክንያት ፡ ታማለች ፡ ስለዚህ ፡ አዲስ ፡ አበባ ፡ ወስደን ፡ ከዳግማዊ ፡ ምኒልክ ፡ ሆስፒታል ፡ እናስተኛት ። ዋጋውንም ፡ ሁለታችን ፡ ተካፍለን ፡ እንከፍላለን ። ተባብለው ፡ ወደ ፡ ሆስፒታል ፡ ወስደው ፡ አስተኙዋት ።

ልጆቹንም ፡ ሁለቱን ፡ አቶ ፡ ተሰማ ፡ ኃዘኔ ፡ አንዲቱን ፡ ወይዘሮ ፡ ወሰን ፡ የለሽ ፡ ወስደው ፡ ከልጆቻቸው ፡ ጋራ ፡ ቀላቀልዋቸው ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ደዌዋ ፡ እየጠናበት ፡ ሔደ ሐኪሞቹም ፡ ዱብል ፡ ፕሊሞኒ ፡ ስለሆነ ፡ ሳምባዋ ፡ ሁሉ ፡ በመያዙ ፡ ምንም ፡ ተስፋ ፡ የለም ፡ ብለው ፡ ተመልሳ ፡ ከቤትዋ ፡ እንድትተኛ ፡ ስላስታወቁ ፡ አቶ ተሰማ ፡ ኃዘኔ ፡ በአቶመቢል ፡ ከቤትዋ ፡ ወስዶ ፡ አስተኛት ። ልጆችዋንም ፡ እያመጡ ፡ ሰጡዋት ።

ያች ፡ ችግረኛ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ያያት ፡ የቅድማያትዋን ፡ ዕዳ ፡ ከፋይ ፡ ሆና፡ ካልጋዋ ፡ ላይ፡ ተጋድማ ፡ ዓጽም ፡ መስላ ፡ ልጆችዋ ፡ ዙሪያዋን ፡ ከበዋት ፡ እንደዚህ ፡ እያለች ፡ የለቅሶ ፡ ዜማ ፡ ታንጐራጉር ፡ ነበር ።

አባቴ ፡ በገዙ ፡ አያቴ ፡ በነዱ ።
እኔን ፡ ዕዳ ፡ ከፋይ ፡ አድርገውኝ ፡ ሔዱ ።
ገዝተው ፤ እንዲያው ፡ አይሔዱም ፤
ድላል ፡ አለ ፡ አሉ ፡ በምድርም ።

እያለች ፡ ወይ ፡ ልጆች ፡ ለምን ፡ ተፈጠራችሁ ፡ ትላቸው ፡ ነበር ።

ምዕራፍ ፡ ፯ ፡

እንግዲህ ፡ ወደ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ታሪክ ፡ እንመለስ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በበዓሉ ፡ ምክንያት ፡ ደክሞት ፡ ተኝቶ ፡ ረስትዋት ፡ ጠዋት ፡ በሁለት ፡ ሰዓት ፡ ተኩል ፡ ነቅቶ ፡ ከዚያው ፡ ካሽከሮች ፡ ቤት ፡ ተኝታ፡ ይሆናል ፡ ብሎ ፡ ቢወጣ ፡ እስዋ ፡ ሔዳ ፡ የድሆች ፡ ከተማ ፡ የሚባለውን ፡ መጽሐፍ ፡ ተዘርግቶ ፡ አገኘው

እሱም ፡ ከዚያው ፡ ከወንበር ፡ ላይ ፡ ቁጭ ፡ ብብሎ ፡ አንድ ፡ መስመር ፡ ያነብ ፡ ነበር ። ቃሉ ፡ ይህ ፡ ነው ፤ ሰው ፡ ሆይ ፡ ትላንት ፡ ስመ ፡ ጥሩ ፡ ካብታም ፡ የነበርክ ፡ ዛሬ ፡ ማነህ ፡ የተዋረድክ ፡ ድሀ ፡ አፈር ፡ ትቢያ ፡ አይደለህምን ፡ የሚለውን ፡ ካነበበ ፡ በኋላ ፡ ዝቅ ፡ ብሎ ፡ ቢመለከት ፡ ዘመድ ፡ ወዳድህ ፡ ሸኝተውህ ተመለሱ ፡ ከሁሉ ፡ አብልጠህ ፡ የምትወደው ፡ ወዳጅህ ፡ ግን ፡ ከመቃብር ፡ ድረስ ፡ ስንኳን ፡ አልሸኘህም ፡ የሚለውን ፡ ቃል ፡ ሲጨርስ ፡ ለዚህ ፡ ለሚያልፍ ፡ ደስታ ፡ ድሀ ፡ ነች ፡ በማለት ፡ ወዳጇን ፡ ፀሐይ ፡ መስፍንን ፡ አሳዘንኳት ።

እንግዲህ ፡ ሔጄ ፡ ልፈልጋትና ፡ ይቅርታ ፡ ልለምን ፡ እያለ ፡ ሲያስብ ፡ አንድ ፡ ደብዳቤ ፡ ካውራ ፡ ጐዳና ፡ ባለ ፡ ሥልጣን ፡ ዲሬክተር ፡ ደረሰው ። ካንቦልኩም ፡ ላይ ፡ በጣም ፡ የሚያስቸኩል ፡ ስለሚል ፡ ቶሎ ፡ ብሎ ፡ ቢከፍተው ፡ አሁን ፡ በፍጥነት ፡ መጥተህ ወዳስመራ ፡ እንድትሔድ ፡ አይሮፕላኑም ፡ ተዘጋጅቶ ፡ ይጠብቅሃል ፡ የጉዳዩን ፡ ማስታወሻ ፡ ከዚያው ፡ ካይሮፕላኑ ፡ ድረስ ፡ ተልኮልሃል ፡ የሚል ፡ ነው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ቶሎ ፡ ብሎ ፡ ቁርሱን በልቶ ፡ ባንድ ፡ ትንሽ ፡ ሳጥን ፡ ልብሶቹን ፡ ይዞ ፡ ወደ አይሮፕላን ፡ ሜዳ ፡ ሔዶ ፡ ተሳፈረ ።

ያይሮፕላን ፡ ማረፊያ ፡

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ሁለት ፡ ወር ፡ ተኩል ፡ አሥመራ ፡ ቆይቶ ፡ አዲስ ፡ አበባ ፡ ተመለሰ ።

ወዲያው ፡ እንደደረሰ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍንን ፡ ይፈልግ ፡ ጀመር ።

ምናልባት ፡ ፲፪ ፡ የካቲት ፡ አደባባይ ፡ አጠገብ ፡ ካለው ፡ የሕዝብ ፡ አታክልት ፡ ውስጥ ፡ ትመጣ ፡ ይሆን ፡ በማለት ፡ ብዙ ፡ ጊዜ ፡ ቢሔድ ፡ ሳያገኛት ፡ ቀረ ።

ሰዎችንም ፡ ቢጠይቅ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የምትባል ፡ ልጃገረድ ፡ አናውቅም ፡ አሉት ።

ከዕለታት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ አንድ ፡ ልጅ ፡ ካቃቂ ፡ ዓሣ ፡ ይዞ ፡ ለመሸጥ ፡ ወደ ፡ አዲስ ፡ አበባ ፡ መጥቶ ፡ በየመንገዱ ፡ ዓሣውን ፡ ለመሸጥ ፡ ሲዞር ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በካዲላክ ፡ አቶመቢል ፡ ውስጥ ፡ ቁጭ ፡ ብሎ ፡ ቤንዚን ፡ ሲያስሞላ ፡ ዓሣ ፡ ወጋሪውን ፡ ጠርቶ ፡ ይህን ፡ ዓሣ ፡ ከወዴት ፡ ዓመጣኸው ፡ ብሎ ፡ ጠየቀው ።

እሱም ፡ ካቃቂ ፡ ወንዝ ፡ ውስጥ ፡ በመንጠቆ ያዝኳቸው ። ያቃቂ ፡ ዓሣ ፡ በጣም ፡ ጣፋጭ ፡ ስለሆነ ፡ በከተማ ፡ ውስጥ ፡ ብዙ ፡ ሰው ፡ ይገዛኛል ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በዚህ ፡ በከተማ ፡ ውስጥ ፡ ብዙ ፡ ሰው ፡ ታውቃለህን ።

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ የሚበልጠውን፡ ሰው ፡ አውቀዋለሁ ። ምክንያቱም ፡ ዘወትር ፡ ትኩስ ፡ ዓሣ ፡ ይ

ገኙ ፡ ስለማመጣ ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ ከቤታቸው፡ ድረስ ፡ እንዳመጣላቸው ፡ ደንበኛ ፡ አድርገውኛል ፡ ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ በመንገድ ፡ እየዞርሁ ፡ የምሸጠው ፡ ከነሱ ፡ የተረፈውን ፡ ነው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እንግዲያውስ ፡ አንድ ነገር ፡ ልጠይቅህ ፡

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የምትባለውን ፡ ወጣት ፡ ታውቃለህን ፡ ቤትዋን ፡ ብታሳየኝ ፡ ደህና ጉርሻ ፡ እጎርስህ ፡ ነበር ።

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ የምትኖረው ፡ ወዴት ፡ ነው

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ባዲስ ፡ አበባ ፡ ውስጥ ነው ።

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ ባዲስ ፡ አበባ ፡ ውስጥ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የምትባል ፡ ልጃገረድ ፡ አላውቅም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ እርሰዎ፡ ያውቁዋት፡ አይመስለኝም፡ እንጂ አንዲት ፡ ደሀ ፡ ሴት ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የምትባል ፡ ሦስት፡ ልጆች ፡ ያልዋት ፡ ባልዋ ፡ የሞተባት፡ አቃቂ፡ አለች ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ መልኳ ፡ ምን ፡ ይመስላል ፡ ቀይ ፡ ናት ፡ ጥቁር ፡

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ ድሀ ፡ ከመሆንዋ ፡ በተቀር ፡ እስዋን ፡ የሚመስል ፡ ሴት ፡ በዓለም ፡ ላይ ፡ ያለ ፡ አይመስለኝም ። አበባ ፡ የመሰለች ፡ ቀይ ፡ ናት ። ነገር ፡ ግን ፡ አሁን ፡ አንድ ፡ ሶስት ፡ ወር ፡ ይሆናታል ። ንእ

ድ ፡ ካብታም ፡ ወዳጅዋ ፡ አሳዝንዋት ፡ ካዲስ ፡ አበባ አቃቂ ፡ በዝናብ ፡ በውድቅት ፡ ጨለማ ፡ ስትሮጥ ፡ መጥታ ፡ በዚህ ፡ ምክንያት ፡ ጽኑ ፡ ደዌ ፡ ታማ ፡ ተኝታለች ፡ ያለ ፡ ጓደኛዋ ፡ ጓደኛ ፡ ይዛ ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ በሽታ ፡ ወደቀባት ፡ እያሉ ፡ ጐረቤቶችዋ ፡ ሁሉ ፡ ያዝኑላታል ።

እኔም ፡ አንዳንድ ፡ ጊዜ ፡ ዓሣ ፡ እየያዝሁ ፡ እሰጣታለሁ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አጭር ፡ ነች ፡ ረዥም

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ ረዘም ፡ ያለች ፡ ሎጋ ፡ ወገብዋ ፡ የንብ ፡ አውራ ፡ የሚመስል ፡ ሾጤ ፡ ልጅ ፡ ናት ። ጌታዬ ፡ በአቃቂ ፡ ከተማ ፡ ቆንጆ ፡ ልጅ ፡ የተወለደች እንደሆን ፡ ፀሐይ ፡ መስፍንን ፡ ትመስላለች ፡ ይባላል

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አገርዋ ፡ ወዴት ፡ ነው ይባላል ።

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ አገርዋ ፡ እንደሰማሁት ፡ ሸዋ ፡ ነው ፡ ይባላል ። በአቃቂ ፡ ከተማ ፡ ውስጥ ፡ እንደሚወራው ፡ ዱሮ ፡ ከመቶ ፡ አምሳ ፡ ዓመት ፡ በፊት ፡ አያቶችዋ ፡ መሳፍንቶች ፡ ናቸው ። በማለት ፡ የከተማው ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ጊዜ ፡ የጣላት ፡ የጨዋ ፡ ልጅ ፡ ናት እያለ ፡ ያዝንላታል ። ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ በውነትም ፡ የጨዋ ፡ ልጅነትዋ ፡ በትሕትናዋ ፡ ይታወቃል ። ለከተማው ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ እንዳሽከር ፡ ዋና ፡ ታዛዥ ፡ ናት ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እባክህ ፡ ይህቺን ፡ ሴት ፡ ላያት ፡ እወዳለሁና ፡ ቤትዋን ፡ አሳየኝ ።

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ ይህንን ፡ የተረፈውን ፡ ዓሣ ፡ ለማን ፡ ትቼ ፡ እሔዳለሁ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ሁሉንም ፡ እኔ ፡ እገዛሃለሁ ። ዋጋውን ፡ ንገረኝ ።

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ ዋጋው ፡ ስምንት ፡ ብር ፡ ነበር ፡ ስለርሰዎ ፤ ባምስት ፡ ብር ፡ እሸጥልዎታለሁ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ስምንቱን ፡ ብር ፡ ሰጥቶ ፡ ሁለት ፡ ብር ፡ ጉርሻ ፡ ጨምሮ ፡ ሰጠውና ፡ ዓሣዎቹን ፡ ከአቶመቢሉ ፡ ኋላ ፡ ካለው ፡ ሣጥን ፡ ውስጥ ፡ አግብቶ ፡ ቆለፈበት ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አቶመቢሉን ፡ እየነዳ ፡ ዓሣ ፡ ወጋሪውን ፡ ከጐኑ ፡ አስቀምጦ ፡ ሾፌሩን ፡ ከኋላው ፡ አስከትሎ ፡ አቶመቢሉን ፡ እየነዳ ፡ ከሃሣቡ ፡ ጋር ፡ እንደዚህ ፡ እያለ ፡ ይጫወት ፡ ነበር ። ይህች ፡ ሴት ፡ ምን ፡ ሴት ፡ ትሆን ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ነች ፡ እንዳልል ፡ ልጆች ፡ አሉዋት ፡ ቤትዋም ፡ አቃቂ ነው ። የመልኳና ፡ የደም ፡ ግባትዋ ፡ አኳኋን ፡ እንደ ፡ ነገረኝ ፡ ምልክት ፡ እስዋ ፡ ትመስለኛለች ፡ እያለ ፡ ሲያመዛዝን ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ካሽከር ፡ ቤት ፡ ውስጥ ሳለች ፡ ከጠረጴዛው ፡ ላይ ፡ ተዘርግቶ ፡ ከነበረው ፡ መጽሐፍ ፡ ውስጥ ፡ ሰው ፡ ሆይ ፡ ትላንትና ፡ ስመ ፡ ጥሩ ፡ ካብታም ፡ የነበርክ ፡ ዛሬ ፡ ማነህ ፡ የተዋረድህ ፡ ድሀ ፡ አፈር ፡ ትቢያ ፡ አይደለህምን ፡ ያለውን ፡ እያሰበ ፡ በሞት ፡ በሚለወጥ ፡ ካብቴ ፡ ኮርቼ ፡ ቀጠሮዬን ፡ አፍርሼ ፡ ከባዶ ፡ ቤት ፡ የዘጋሁባት ፡ ወዳጄ ፡ ፀሐይ ፡ መስ

ፍን ፡ ትሆን ፡ ወይስ ፡ ሌላ ፡ ሴት ፡ ትሆን ፡ እያለ ፡ ሲያስብ ፡ አቃቂ ፡ ደረሰ ።

አቃቂ ፡ የፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ቤት ።

ከተማውን ፡ ወጣ ፡ ሲል ፡ ዓማ ፡ ወጋሪው ፡ ጌታዬ ፡ ከዚህ ፡ ነው ፡ ይቁሙ ፡ ብሎ ፡ አቆመውና ፡ ሁለቱም ፡ ወርደው ፡ ከቤቱ ፡ ውስጥ ፡ ገቡ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በሩን ፡ የሚዘጋና ፡ የሚከፍት ፡ አሽከር፡ ስለሌላት ፡ በሩ ፡ ፍክት ፡ ሆኖ ፡ ዶሮች ፡ ይገቡ ፡ ይወጡ ፡ ነበር ።

ሁለቱም ፡ ከቤቱ ፡ ውስጥ ፡ ገብተው ፡ ግራና ቀኝ ፡ ቢመለከቱ ፡ ከዶሮች ፡ በተቀር ፡ ምንም ፡ ሰው ፡ የለ ።

ሶስቱም ፡ ልጆችዋ ፡ ከፎቅ ፡ ከናታቸው ፡ ጋር ፡ ስለተኙ ፡ ወና ፡ ቤት ፡ መስሎ ፡ ያስደነግጥ ፡ ነበር

ቤቱን ፡ ሁሉ ፡ ቀና ፡ ብለው ፡ ሲመለከቱት ፡ የሸረሪት ፡ ድር ፡ አድርቶበት ፡ ዕቃው ፡ ሁሉ ፡ በያለበት ፡ ተዝረክርኮ ፡ መሬቱም ፡ አልተጠረገም፡ ነበር ።

ምዕራፍ ፡ ፰ ፡

ከዚህ፡ በኋላ ፡ ዓማ፡ ወጋሪው፡ ጌታዬ፡ ምናልባት ሞታ ፡ ለመቃብር ፡ ወስደዋት ፡ እንደሆነ ፡ ጐረቤቶችዋን ፡ እንጠይቅ ፡ ብሎት ፡ ወጡ ።

ወዲያው ፡ በሩን ፡ ሲወጡ ፡ አንዲት ፡ የጐረቤትዋ ፡ ሴት ፡ ከቤትዋ ፡ ወጥታ ፡ ወንድሞቼ ፡ ሆይ ፡ ከዚህ ፡ ምን ፡ ትፈልጋላችሁ ፡ ብላ ፡ ጠየቀቻቸው ።

እነሱም ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የምትባለውን ፡ ለመጠየቅ ፡ ነበር ፡ የመጣነው ፡ ከቤትዋ ፡ ብንገባ ፡ ከዶሮዎች ፡ በተቀር ፡ ምንም ፡ ሰው ፡ ስላላጋኘን ፡ ከጐረቤት ፡ ለመጠየቅ ፡ ወጣን ።

ሴትዮዋም ፡ ኑ ፡ እኔ ፡ አገናኛችኋለሁ ። እስዋ ግን ፡ በጠና ፡ ታማለች ፡ ብላ ፡ መልሳ ፡ ከቤት ፡ አስገ

ብታ ፡ ጌቶቼ ፡ ከዚህ ፡ ከብርጩማ ፡ ላይ፡ ተቀመጡ ፡ እኔ ፡ ከፎቅ ፡ ላይ ፡ ወጥቼ ፡ እንግራታለሁ ፡ ብላ ፡ አስቀመጠቻቸውና ፡ ስማቸውን ፡ ጠየቀቻቸው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ፡ በሽተኛዋ፡ ጽሕፈት ፡ ታውቃለችን ፡

ሴትዮዋ ፡ አወን ፡ ስንኳን ፡ ያገርዋንና ፡ የውጪም ፡ አገር ፡ ቋንቋ ፡ ትነጋገራለች ፡ ትጽፍማለች ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በጣም ፡ ደንግጦ ፡ ካርቱን ፡ አውጥቶ ፡ ሰጣትና ፡ ወጥታ ፡ ለፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ሰጠቻት ። እስዋም ፡ ካልጋዋ ፡ ላይ ፡ እንደተጋደመች ፡ አንብባ ፡ ብድግ ፡ ብላ ፡ ታለቅስ ፡ ጀመር ። ወዲያው ፡ እኅቴ ፡ ወይዘሮ ፡ ልክም ፡ የለሽ ፡ እባክሽ ፡ አዲሱን ፡ ቀሚሴን ፡ አውጪና ፡ ስጪኝ ፡ ብላ ፡ አዲስ ቀሚስ ፡ ለብሳ ፡ ወገብዋን ፡ ታጥቃ ፡ ሹራብና ፡ ጫማዋን ፡ አድርጋ ፡ ከወንበር ፡ ላይ ፡ ቁጭ ፡ ብላ ፡ ጠጉርዋን ፡ አበጥራ ፡ ዓይንዋን ፡ ተኩላ ፡ የከሳ ፡ ፊትዋን ፡ በፑድር ፡ ሞልታ ፡ እኅቴ ፡ እባክሽ ፡ በሽተኛ ፡ እመስላለሁን ፡ አለቻት ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ጐረቤትዋ ፡ ዕንባዋ ፡ ባይንዋ ሞልቶ ፡ እንዳታላቅስ ፡ እየታገለች ፡ ምንም ፡ የታመምሽ ፡ አትመስይም ፡ እያለች ፡ ታጽናናት ፡ ነበር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ሽቶ ፡ ተቀብታ ፡ ከግድግዳው ላይ ፡ ከተሰቀለው ፡ መስተዋት ፡ አጠገብ ፡ ሔዳ ፡ ዘወር ፡ ዘወር ፡ እያለች ፡ አምሮባት ፡ እንደሆን ፡ ትመለከት ፡ ነበር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጆችዋን ፡ ወደ ፡ ታች ፡ እንዳትወርዱ ፡ ልጆች ፡ የሚበላ ፡ አንድ ፡ ትልቅ ፡ አውሬ ፡ ገብትዋልና ፡ እኛ ፡ ሁለታችን ፡ ወርደን ፡ ካባረርነው ፡ ወዲያ ፡ እንጠራችኋለን ፡ በሩን ፡ ዘጉና ፡ ተቀመጡ ፡ ብላ ፡ ነገረቻቸው ።

ልጆቹም ፡ እሺ ፡ እማማ ፡ አንመጣም ፡ በሩን ዘግተን ፡ እንቀመጣለን ፡ አልዋት ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ መታመምዋ ፡ እንዳይታወቅባት ፡ እንደደህና ፡ ሴት ፡ አካሔድዋን ፡ ለማሳመር፡ ብትሞክር፡ ሰውነትዋ ፡ በመድከሙ ፡ እየተንገደገደች ፡ ልትወድቅ ፡ ስለሆነ ፡ የወዳጅዋን ፡ እጅ ፡ ይዛ ፡ ወረደች ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ከብርጩማ ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ ሲመለከት ፡ አንዲት ፡ ምትሃት ፡ የመጣች መስሎት ፡ ደነገጠ ።

ወዲያው ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አጠገቡ ፡ ቆማ እኔ ፡ ወዳጅህ ፡ ነኝ ፡ ስትለው፡ እንባው፡ እንደጐርፍ ፡ እየፈሰሰ ፡ ምን ፡ አገኘሽ ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ ብሎ ፡ ጠየቃት ።

ፀሐይ፡ መስፍን፡ በመግደርደር፡ አኳኋን ታምሜ ነበር ዛሬ፡ ደህና፡ ሆኘልሃለሁ፡ እያለች፡ያለመታመም፡ መልክ ፡ ስታሳየው ፡ እሱም ፡ በመክሳትዋና ፡ ይልቁንም ፡ በመግደርደር ፡ ደህና ፡ ነኝ ፡ በማለት ፡ ከጽኑ ፡ በሽታዋ ፡ ጋር ፡ ስትታገል ፡ በማየቱ ፡ ራስዋ ፡ የዞረ ፡ መስሎት ፡ በፍርሃት ፡ ይመነለከታት ፡ ነበር ።

ፀሐይ ፡ መስፍንም ፡ እንዳይታወቅባት ፡ እየሳቀች ፡ አይዞህ ፡ ደህና ፡ ነኝ ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ የጋብቻችንስ ፡ ሥነ ፡ ሥርዓት ፡ መቼ ፡ ነው ፡ የሚፈጸም ፡ እኔም ፡ ክብሬን ፡ ጠብቄ ፡ ቆይቼሃለሁ ። ልጆችም ፡ የሉኝ ፡ ከባዶ ፡ ቤት ፡ ብቻዬን ፡ በመሆኔ ፡ እወቀው ፡ እያለች ፡ ስትነግረው ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እንደ ፡ ቅዠት ፡ ስለመሰለው ፡ ደንግጦ ፡ ዕንባው ፡ እንደ ፡ ጐርፍ ፡ ይፈስ ፡ ነበር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጆችዋ ፡ ከፎቁ ፡ ላይ ፡ በሩን ከፍተው ፡ እማማ ፡ እማማ ፡ እያሉ ፡ በደረጃው ፡ ላይ ፡ እየሮጡ ፡ ወረዱ ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በድንጋጤና ፡ በእፍረት ፡ ወዳጅዋን ፡ ትኩር ፡ ብላ ፡ እያየች ፡ እስካሁን ፡ ያታለልኩህ፡ እብለቴ ፡ ሁሉ ፡ ተገለጠ ። አተን ፡ ለማግባት ፡ ብዬ ፡ የካድኳቸው ፡ ልጆቼ ፡ እኚሁልህ ፡ አደራህን ፡ ብላ ፡ በድንጋጤ ፡ ልብዋ ፡ ስለተመታ ፡ ከመሬት ፡ ላይ ፡ ወድቃ ፡ ሽቅብ ፡ ሽቅብ ፡ ትተነፍስ ፡ ጀመር ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ሁሉም ፡ ደንግጠው ፡ ቆመው ሲመለከቱ ፡ ዓሣ ፡ ወጋሪውና ፡ ጐረቤትዋ ፡ ወይዘሮ ፡ ልክም ፡ የለሽ ፡ ከመሬት ፡ ላይ ፡ አንሥተው ፡ ካንዲት ፡ ድንክ ፡ አልጋ ፡ ላይ ፡ አጋደምዋትና ፡ የጣር ፡ ትንፋሽ ፡ ትተነፍስ ፡ ጀመር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እያለቀሰ ፡ ካጠገብዋ ፡ ቀርቦ ፡ ወዳጄ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በምን ፡ ምክንያት ፡ ነው ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ ደዌ ፡ የወ



የበሲቃ ፡ ቅዱስ ፡ ጊዮርጊስ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡

ደቀብሽ ፡ አላት ። እስዋም ፡ የወቀሳው ፡ ቀን፡ አልቋል ይልቁንስ ፡ ልጆቹን ፡ አደራ ፡ ብላ ፡እንደ ፡ ወፍ ፡ ድምፅ ፡ አሰምታ ፡ እንግዲህ ፡ አረፍሁ ፡ ብላ ፡ አንገትዋን ፡ አዘነበለችና ፡ አረፈች ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ጐረቤቶችዋ ፡ ሁሉ ፡ ተሰብስበው ፡ ያለቅሱ ፡ ጀመር ።

ወዲያው ፡ የበሰቃ ፡ ቅዱስ ፡ ጊዮርጊስ ፡ ካህናቶች ፡ ተጠርተው ፡ መጥተው ፡ ፍታት ፡ ጀመሩ ። ፍታቱንም ፡ ከጨረሱ ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ጉዞ ፡ ጀመሩ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በእግሩ ፡ ሬሳውን ፡ ተከትሎ ፡ ያለቅስ ፡ ነበር ።

ከቀብሩ ፡ በኋላ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ፡ ደስታና፡ ጐረቤቶችዋም ፡ ሁሉ ፡ ተመልሰው ፡ ከዚያች ፡ ከድሀ ፡ ጐጆዋ ፡ ገብተው ፡ ከየቤታቸው ፡ ቆሎና ፡ ንፍሮ ፡ አምጥተው ፡ ቀባሪዎቹን ፡ አስተናገዱ ።

ከእኩለ ፡ ቀንም ፡ በኋላ ፡ በ፲ ፡ ሰዓት ፡ ካዲስ አበባ ፡ የልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እናትና ፡ የጥቅም ፡ ጓደኞቹ ፡ ያባቱ ፡ አክሲዮን ፡ ያለበት ፡ ማኅበራዊ ፡ ኩባንያዎች ፡ እንደ ፡ ኰሎናልፒ ፡ እንደ ፡ ሳቢያን ፡ ኰርፖሬሽን ፡ እንደ ፡ ትራንስፖርት ፡ ኮምፓኒ ፡ ያሉ ፡ ትልቅ ፡ ቤቶች ፡ ዲሬክተሮችና ፡ ቤቱን ፡ የተከራዩ ፡ የውጭ ፡ አገር ፡ ሰዎች ፡ ሌሎችም ፡ ገንዘብ ፡ የተበደሩት ፡ ነጋዴዎች ፡ ይህንን ፡ ወሬ ፡ ሰምተው ፡ ስለመጡ በአቶመቢል ፡ የአቃቂን ፡ ከተማ ፡ ሞልዋት ።

ወዲያው ፡ ከዚያች ፡ ከድሀ ፡ ጐጆ ፡ እናቱና ፡ ሶስት ፡ ካብታሞች ፡ ሰዎች ፡ ገቡ ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ የፀሐይ ፡ መስፍንን ፡ ልጆች ፡ ታቅፎ ፡ በኃዘን ፡ ፊቱ ፡ ገርጥቶ ፡ እንባው ፡ እየወረደ ፡ ሲያለቅስ ፡ እናቱ ፡ ወይዘሮ ፡ በላይነሽ ፡ ልጄ ፡ ሆይ ፡ ምን ፡ ሆንክ ፡ ምን ፡ መድኃኒት ፡ ነካህ ፡ እባክህ ፡ ልጄ ፡ ከዚህ ፡ ከድሀ ፡ ቤት ፡ ውስጥ በዶሮ ፡ ኩስና ፡ በመጥፎ፡ ሽታ ፡ ቁጭ ፡ ብለህ የምታለቅስ ፡ ብለው ፡ ተቆጡት ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በጣም ፡ ተቆጥቶ እናቴ ፡ ሆይ ፡ አሁን ፡ የመጣ ፡ ካብት ፡ ነውን እንደዚህ ፡ ያለ ፡ ግፍ ፡ የሚያናግርሽ ፡ አባቴና ፡ አንቺ ፡ በዶሮ ፡ መነገድ ፡ አይደለምን ፡ ከዚህ ፡ የደረሳችሁት ፡ ይህች ፡ በኔ፡ ግፍና ፡ ኃጢአት ፡ እንደ ፡ ሣር ፡ መንምና ፡ የሞተች ፡ የትልልቆች ፡ መሳፍንቶች ፡ ልጅ ፡ አልነበረችምን ፡ እኔ ፡ ክፉው ፡ ቤቴን ፡ እንዳታሳድፍ ፡ ለበዓል ፡ የተሰበሰቡት ፡ ወጣቶች ፡ በድኅነትዋ ፡ እንዳይጠየፉ ፡ ቀጠሮዬን ፡ አፍርሼ ፡ ካሽከሮች ፡ ቤት ፡ ዘግቼባት ፡ ከጠረጴዛው ፡ ላይ ፡ መጽሐፍዋን ፡ ገልጣ ፡ ትታልኝ ፡ ሔደች ።

የጽሑፉም ፡ ቃል ፡ ይህ ፡ ነው ፡ ሰው ፡ ሆይ ፡ ትላንት ፡ ስመ ፡ ጥሩ ፡ ካብታም ፡ የነበርክ ፡ ዛሬ ፡ ማነህ ፡ የተዋረድህ ፡ ድሀ ፡ አፈር ፡ ትቢያ ፡ አይደለህምን ፡ የሚል ፡ ነበር ።

ስለዚህ ፡ ይህ ፡ ቃል ፡ ዘላለም ፡ ከልቤ ፡ ስለማይጠፋ ፡ ተመልሼ ፡ ቤቴን ፡ አላየውም ።

ወይዘሮ ፡ በላይነሽ ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ ንግግርና ፡ የኃዘን ፡ መልክ ፡ አይቼብህም ፡ አላውቅ ፡ ነበር ። በጣም ፡ የሚገርም ፡ ነው ፡ እባክህ ፡ ልጄ ፡ ተነሣ ፡ እንሒድ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ከዚህ ፡ ምንም ፡ ቢሆን ፡ አልሔድም ። አደራ ፡ የሰጠችኝን ፡ ልጆቼን ፡ አሳድጋለሁ ።

ወይዘሮ ፡ በላይነሽ ፡ ልጄ ፡ ሆይ ፡ ምን ፡ ሆንክብኝ ፡ የማታውቃት ፡ ሴት ፡ ልጆችዋን ፡ አደራ ፡ ብትሰጥህ ፡ ባይሆን ፡ እንኳን ፡ ከቤትህ ፡ ወስደህ ፡ ታሳድጋለህ ፡ እንጂ ፡ ከዚህ ፡ ከበሰበሰ ፡ መንደር ፡ ለመኖር ፡ ታስባለህን ፡ እባክህ ፡ እንሂድ ፡ እያሉ ፡ ዕንባቸው ፡ ካይናቸው ፡ ይረግፍ ፡ ነበር ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታም ፡ የምወድሽ ፡ እናቴ እባክሽ ፡ ይቅር ፡ በይኝ ፡ የሰው ፡ ልጅ ፡ ጊዜ ፡ ከሚያጋጥመው ፡ ከፍ ፡ ካለ ፡ መከራ ፡ ጋር ፡ ደረት ፡ ለደረት ታግሎ ፡ ታሪኩን ፡ ለማሳመር ፡ የተፈጠረ ፡ ነው ።

ስለዚህ ፡ የፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አማሞት ፡ እኔን እንደ ፡ ነፍሰ ፡ ገዳይ ፡ ከማስቆጠሩም ፡ በተቀር ፡ ይህቺ ፡ ሴት ፡ እኔን ፡ ለማግኘት ፡ መሥዋዕት ፡ ሆና ፡ መሞትዋ ፡ አይረሳኝም ።

ይልቁንም ፡ እኔን ፡ ለማግባት ፡ ስትል ፡ ልጆች ፡ የሉኝም ፡ ብላ ፡ ልጆችዋን ፡ መካድዋ ፡ ከዚህም ፡ በተቀር ፡ ታማ ፡ ከስታ ፡ ዓፅም ፡ መስላ ፡ እኔ ፡ መምጣቴን ፡ ብትሰማ ፡ የኔ ፡ ባልነት ፡ እንዳይቀርባት ፡ አጊጣ ፡ ተኩላ ፡ ወዳጄ ፡ በጎ ፡ ሆኘልሃለሁ ፡ እያለች ፡ ወደኔ ፡ የመጣችውን ፡ ስንኳን ፡ ሰውነቴ ፡ አጥንቴ ፡ አትረሳውም ።

ከቤቴም ፡ እንዳትገባ ። ንቂያት ፡ ገፍቻት ፡ አስቀይሚያት ፡ አሳዝኛ ፡ ስለሞተች ፡ የኮራሁበትን ፡ ቤት ፡ ተመልሼ ፡ አላየውም ፡

የውነተኛ ፡ ንስሐ ፡ እንዲሆነኝ ፡ ከዚሁ ፡ ልጆቼን ፡ እያሳደግሁ ፡ እኖራለሁ ፡ እናቴ ፡ እባክሽ ፡ ሒጂ ፡ አላት ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ከዚያ ፡ የተሰበሰቡት ፡ ካብታሞች ፡ ሁሉ ፡ ራሳቸውን ፡ ይዘው ፡ እየጮሁ ፡ ምን ፡ መድኃኒት ፡ ነካው ፡ እያሉ ፡ ይደነቁ ፡ ነበር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ካብቴ ፡ ፍሥሐ ፡ የሚባል ፡ የጥቅም ፡ ጋደኛው ፡ ምነው ፡ ወንድማችን ፡ በዓለም ፡ ላይ ፡ የተዘራውን ፡ ካብትህን ፡ ሳትሰበስብ ፡ ከዚች ፡ ጐጆ ፡ ውስጥ ፡ በመከራ ፡ እኖራለሁ ፡ ብለህ ፡ አልሔድም ፡ ትላለህ ፡ ስንት ፡ የምግባር ፡ አላፊነት ፡ ያለብህ ፡ ላንዲት ፡ ለማታውቃት ፡ ላላገባሃት ፡ ሴት ፡ እንደ ውሻ ፡ ባንዲት ፡ ጐጆ ፡ ውስጥ ፡ ህይወትህን ፡ ታሳልፋለህ ፡ በታሪክ ፡ ፊት ፡ እንደምን ፡ የሚያስቅ ፡ ይሆን እባክህ ፡ ወንድሜ ፡ እንሒድ ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ስንኳን ፡ በጐጆ ፡ ውስጥ ፡ ባንዲት ፡ ሰባራ ፡ በርሜል ፡ ውስጥ ፡ ሕይወታቸውን ፡ ያሳለፉ ፡ ፈላስፎች ፡ ካንድ ፡ ንጉሥ ፡ ይበልጥ ፡ ታሪካቸው ፡ እስካሁን ፡ ያበራል ።

እኔ ፡ ግን ፡ ለዚህ ፡ አይደለም ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በጣረሞት ፡ እጅዋን ፡ ተይዛ ፡ ስትጐተት ፡ ዘወር ፡ ብላ ፡ ልጆቼን ፡ አደራ ፡ ያለችኝ ፡ ድምፅ ፡ እስከ ፡ መቼም ፡ የማይረሳ ፡ ነገር ፡ ስለሆነ ፡ አልሔድም ።

አቶ ፡ ካብቴ ፡ ፍሥሐ ፡ የተወደድህ ፡ ወንድሜ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አለበረትህ ፡ ገብተህ ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ የመሥዋዕትነት ፡ ሥራ ፡ ለመሥራት ፡ ማሰብህ ፡ በጣም ፡ ይገርማል ። ስለምን ፡ ያለወገንህ ፡ ከጨዋ ፡ ልጅ ፡ ሠፈር ፡ ገብተህ ፡ ገንዘብህንና ፡ ሕይወትህን ፡ ታጠፋለህ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ ባታውቀው ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ የጨዋ ፡ ልጅ ፡ የሚባል ፡ ስም ፡ የመልካም ፡ ሥራ ፡ ሠሪዎች ፡ ስም ፡ ነው ። ይህ ፡ ስም ፡ የተገኘው ፡ አያቶቻቸውና ፡ ቅድማያቶቻቸው ፡ የኢትዮጵያን ፡ ነጻነትና ፡ የንጉሠ ፡ ነገሥታቸውን ፡ ክብር ፡ በደማቸው ፡ ካወጁት ፡ ከትልልቆች ፡ ሰዎች ፡ የተጉኘ ፡ የሥራ ፡ ስም ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ከኢትዮጵያ ፡ ውጪ ፡ የሆነ ፡ የዘር ፡ ስም ፡ አይደለም ።

ለምሳሌ ፡ አባቱ ፡ ብዙ ፡ ገንዘብ ፡ ቢኖረው ፡ ነጋዴ ፡ ወይም ፡ ካብታም ፡ ይባላል ፡ እንጂ ፡ ስለ ፡ ሀገሩ ፡ የመሥዋዕትነት ፡ ሥራ ፡ ሣይሠራ ፡ የጨዋ ፡ ልጅ ፡ አይባልም ።

የጨዋ ፡ ልጅነት ፡ የሚገኘው ፡ ከፍ ፡ ካለ ፡ መሥዋዕትነት ፡ ውስጥ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ገንዘብ ፡ እንደ ፡ እበት ፡ ትል ፡ በማጠራቀም ፡ የጨዋ ፡ ልጅ ፡ አይባልም ።

ስለዚህ ፡ እኔ ፡ የድኃው ፡ ልጅ ፡ በዚህ ፡ ቁምነገሬ ፡ ከገፋሁበት ፡ ልጆቼን ፡ የጨዋ ፡ ልጅ ፡ አሰኛቸዋለሁ ።

ይልቁንስ ፡ ነገ ፡ ጠዋት ፡ አንድ ፡ ዳኛና ፡ የንስሐ ፡ አባቴን ፡ ጠበቃዬን ፡ ይዛችሁልኝ ፡ ነገ ፡ እንድትመጡ፡ ብሎ ፡ አሰናበታቸውና ፡ ከናቱ ፡ ጋር ፡ እያለቀሱ ፡ወደ ፡ እየቤታቸው ፡ ተመለሱ ።

ምዕራፍ ፡ ፱ ፡

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ከጐረቤቶቹ ፡ ጋር ፡ ራቱን ፡ በልቶ ፡ ከዚያች ፡ ከድንክ ፡ አልጋ ፡ ላይ ፡ አንዷት ፡ ስስ ፡ ምንጣፍ ፡ አንጥፎ ፡ ልጆቹ ፡ እንዳይጐዱ ፡ ደህና ፡ ደህና ፡ ፍራሽና ፡ የብርድ ፡ ልብስ ፡ አስመጥቶ ፡ ባጠገቡ ፡ አስተኛቸው ።

መንፈቀ ፡ ሌሊት ፡ ሲሆን ፡ ተስፋዬ ፡ የሚባለው ፡ ሕጻን ፡ እማማ፡ እማማ ፡ እያለ፡ ይ ጣራ ፡ ጀመር

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ የኔ ፡ ግፍና ፡ ጥጋብ ፡ ያመጣው ፡ መከራ ፡ ምን ፡ ያህላል ፡ ብሎ ፡ ተስፋዬን ፡ ከፍራሹ ፡ ላይ ፡ አንስቶ ፡ ታቅፎ ፡ አይዞህ ፡ እማማ ፡ ትመጣለች ፡ እያለ ፡ ከሳመው ፡ በኋላ ጡጦ ፡ እያጠባ ፡ አቅፎት ፡ ተኛ ።

በማግሥቱ ፡ ከማዘጋጃ ፡ ቤት ፡ የርስት ፡ ክፍል ፡ ዋና ፡ ዲሬክተርና ፡ የንስሀ ፡ አባቱ ፡ ሦስት፡ የጥቅም ፡ ጋደኞቹና ፡ ዋና ፡ ጠበቃው ፡ የርስቱና፡የገንዘቡ ፡ ጠቅላይ ፡ እንደራሴው ፡ ሆነው ፡ መጡ ።

ከዚያ ፡ በኋላ ፡ ሰዎቹን ፡ ሁሉ ፡ አስወጥቶ ፡ ከተጠሩት ፡ ሰዎች ፡ ጋር ፡ ከዚያችው ፡ ከድሀ ፡ ጐጆው ፡ በብርጩማ ፡ ላይ ፡ ተቀምጠው፡ ኑዛዜውን ፡ ጀመረ ።

ካባቴ ፡ ያገኘሁትን ፡ ማናቸውንም ፡ ካብት ፡ ላሰለፈች ፡ ፀሐይነሽ ፡ ለውቢቱ ፡ ፀሐይነሽ ፡ ለተስፋዬ ፡ ፀሐይነሽ ፡ ሰጥቻለሁ ። ከዛሬ ፡ ጀምሮ ፡ በኔ ፡ ስም ፡ ይጠሩ ። እናቴ ፡ አሉ ፡ ድረስ ፡ ከጠበቃዬና ፡ ከእንደራሲዬ ፡ ጋር ፡ እየተመካከሩ ፡ ሥራውን ፡ ያስኪዱ እነዚህ ፡ ልጆች ፡ አቅመ ፡ አዳም ፡ ከደረሱ ፡ ወዲያ ፡ ወደ ፡ እንግሊዝ ፡ አገር ፡ ሔደው ፡ ትምህርት ፡ እንዲማሩ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቸርነት ፡ ትምህርታቸውን ፡ ጨርሰው ፡ ዴግሪያቸውን ፡ ተቀብለው ፡ ሲመጡ ፡ ካብቴ ፡ እኩል ፡ ተከፍሎ ፡ ለልጆቼ ፡ ይሰጥ ። እኩሉ ፡ እናቴ ፡ እስከ ፡ ሞቱ ፡ ድረስ ፡ ይዘው ፡ ይገልገሉበት ፡ ካረፉ ፡ በኋላ ፡ ግን ፡ ለልጆቼ፡ ይሰጥ ፡ ብሎ ፡ ጽፎ ፡ ለማዘጋጃ ፡ ቤት ፡ የርስት ፡ ዲሬክተር ፡ ፈርሞ ፡ ሰጠው

ከኑዛዜውም ፡ ላይ ፡ ዲሬክተሩና ፡ የንስሀ ፡ አባቱ ፡ ከፈረሙ ፡ በኋላ ፡ ለሥራ ፡ ጓደኞቹ ፡ እንደ ፡ እማኝ ፡ እንዲፈርሙ ፡ አቀረቡላቸው ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ከጥቅም ፡ ጓደኞቹ ፡ አንዱ ፡ ወዳጄ ፡ ካብቴ ፡ የሚባለው ፡ ተነሥቶ ፡ በንደዚህ ፡ ባለ ፡ መሠረት ፡ በሌለው ፡ ቅዠት ፡ ኑዛዜ ፡ ነው ፡ ብዬ አልፈርምም ። ምነው ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ አዋቂ ፡ ሰው ፡ አልነበርክምን ፡ እንደምን ፡ ለማታውቃት ፡ ሴት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ ከሕዝብ ፡ አታክልት ፡ ውስጥ ፡ አየኋት ፡

ብለህ ፡ አባትህ ፡ የደከመበትን ፡ ካብት ፡ ላልወለድካቸው ፡ ልጆች ፡ ታወርሳለህ ፡ ብሎ ፡ ተቆጣው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ በማታውቀው ፡ ነገር ፡ ተቆጥተህ ፡ መናገርህ ፡ ያሳዝናል ። አንተ ፡ ዘወትር ፡ ገንዘብን ፡ ከሰው ፡ በላይ ፡ አድርገህ ትገምተዋለህ ።

ለኛ ፡ ለተማርነው ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡ ገንዘብ ፡ ለሰው ፡ ተፈጠረ ፡ እንጂ ፡ ሰው ፡ ለገንዘብ ፡ እንዳልተፈጠረ ፡ እናምናለን ።

ገንዘባችንም ፡ ቁም ፡ ነገር ፡ እንዳንሠራ ፡ ሊከለክለን ፡ አይችልም ።

ስለዚህ ፡ እኔ ፡ በፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ላይ ፡ ያለኝን ፡ የፍቅር ፡ ስሜትና ፡ እኔ ፡ እንደምን ፡ እንደ ፡ በደልኳት ፡ ሳታውቅ ፡ በከንቱ ፡ ትፈርዳለህ ።

ወዳጄ ፡ ካብቴ ፡ ይሁን ፡ ለልጆቹስ ፡ አውርስ አንተ ፡ ምን ፡ በወጣህ ፡ ከዚህ ፡ ከድሀ ፡ ጐጆ ፡ ትቀመጣለህ ፡ ልጆችህን ፡ ይዘህ ፡ ከቤትህ ፡ አትሔድምን ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ የቤቴ ፡ ምቹነትና ፡ ትልቅነት ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ ግፍ ፡ ስላሠራኝ ፡ ዋና ፡ ጠላቴ ፡ ነው ።

ፀሐይ ፡ መስፍንን ፡ እኔው ፡ ጠርቻት ፡ በቀጠሮዋ ፡ ብትመጣ ፡ እንደ፡ ጉዋደኞቼ ፡ የማታ ፡ ልብስ ፡ ስላለበሰች ፡ ካሽከር ፡ ቤት ፡ በማደርዋ ፡ በብስጭት ፡ ይህ ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ በሽታ ፡ ወድቆባት ፡ በጭንቅና ፡ በሥቃይ ፡ ሞተች ።

ስለዚህ ፡ የውነተኛ ፡ ንስሐ ፡ የሚሆነኝ ፡ እስዋ ፡ በችግርና ፡ በስቃይ ፡ ከምትኖርበት ፡ ቤት ፡ መቀመጥ ፡ ነው ።

የኮራሁበትን ፡ ቤቴን ፡ እንደ ፡ ሎጥ ፡ ሚስት ዘወር ፡ ብዬ ፡ ባየው ፡ የጨው ፡ ዓምድ ፡ እንደምሆን ፡ አይጠረጠርም ። ወንድሜ ፡ ሆይ እንግዲህ ፡ ወደ ፡ ቤትህ ፡ ሒድ፡ የኔና ፡ ያንተ ፡ አሳብ ፡ እንደ ፡ ሰማይና እንደ ፡ ምድር ፡ የተራራቀ ፡ ነው ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ወዳጄ ፡ ካብቴና ፡ ሌሎችም ፡ የጥቅም ፡ ጋደኞቹ ፡ እናቱና ፡ ለማናዘዝ ፡ የመጡ ፡ ሹማምንቶቹ ፡ ከንስሐ ፡ አባቱ ፡ ጋር ፡ እያዘኑ ፡ ወደ ፡ አዲስ ፡ አበባ ፡ ተመለሱ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታም ፡ ያደራ ፡ ልጆቹን ፡ ይዞ ፡ ከዚያው ፡ ከፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ቤት ፡ ተቀመጠ ። ከለመዱት ፡ መቃብር ፡ ይሞቃል ፡ እንደተባለው ፡ ከዚያች ፡ ከደሀ ፡ ጐጆ ፡ ውስጥ ፡ ዶሮቹን ፡ እያረባ ፡ ከልጆቹ ፡ ጋር ፡ ደስ ፡ ብሎት ፡ ብዙ ፡ ዘመን ፡ ተቀመጠ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ወዳጁ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በሞተችበት ፡ ዕለት ፡ በሳምንት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ አበባ ፡ ይዞ ፡ ሄዶ ፡ ከመቃብሩዋ ፡ ላይ ፡ አስቀምጦ ፡ ጥልቅ ፡ የሆነ ፡ ጸሎቱን ፡ አድርጎ ፡ እንባውን ፡ አፍሶ ፡ ይመለስ ፡ ነበር ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ለወዳጁ ፡ ለፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በጣም ፡ የሚያስደንቅ ፡ የዕብነ ፡ በረድ ፡ መቃብር ፡ ቤት ፡ አሠራላት ፡

ምዕራፍ ፡ ፲ ፡

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ አስለፈች ፡ ዓለሙ ፡ ውቢቱ ፡ ዓለሙ ፡ ተስፋዬ ፡ ዓለሙ ፡ ዓቅመ ፡ ዓዳም ፡ ስለ ፡ ደረሱና ፡ ያገራቸውን ፡ ትምህርት ፡ ንባብና ፡ ጽሕፈት ፡ ምግባርና ፡ ሃይማኖት ፡ ከተማሩ ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ እንግሊዝ ፡ አገር ፡ ሔደው ፡ ዘመናዊውን ፡ ትምህርት ፡ እንዲማሩ ፡ ተማሪ ፡ ቤቱንና ፡ ገንዘቡን ፡ ካደራጀላቸው ፡ በኋላ ፡ ልጆቹን ፡ ጠርቶ ፡ እንደዚህ ፡ አላቸው ።

የተወደዳችሁ ፡ ልጆቼ ፡ ላባትና ፡ ለናት ፡ ዋና ደስታ ፡ ስማቸውን ፡ የሚያስጠሩ ፡ በሕዝብ ፡ ፊት ፡ ከፍ ፡ ባለ ፡ አስተያየት ፡ የተገመቱ ፡ ልጆች ፡ ያሉዋቸው ፡ እንደሆነ ፡ ነው ።

ልጆቼ ፡ ሆይ ፡ እኔን ፡ ደስ ፡ እንዲለኝና ፡ የናታችሁም ፡ ዓፅም ፡ እንዲለመልም ፡ አደራችሁን ፡ በመልካምነታችሁ ፡ ስማችንን ፡ አስጠሩ ።

የጥበብ ፡ መጀመሪያ ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነውና ፡ እግዚአብሔርን ፡ ፍሩ ፡ ለወንድሞቻችሁ ፡ መልካም ፡ ነገር ፡ አድርጉ ። ትምርታችሁንም ለከፉ ፡ ነገር ፡ አታውሉት ። በገንዘብ ፡ ብዛት ፡ አትመኩ ። ገንዘብ ፡ በምግባርና ፡ በሃይማኖት ፡ ላይ ፡ ካልተመሠረተ ፡ ባሸዋ ፡ ላይ ፡ እንደተመሠረተ ፡ ቤት ፡ በነፋስና ፡ በጐርፍ ፡ ተመትቶ ፡ ፍርስርሱ ፡ ይወጣል ።

የተወደዳችሁ ፡ ልጆቼ ፡ ሆይ ፡ እንደ ፡ ማቴሪያሊስቶችና ፡ እንደ ፡ ፍራማሶኖች ፡ ከሞትን ፡ በኋላ ፡ ፈርሰን ፡ በስብሰን ፡ እንቀራለን ፡ እንጂ ። የዘላለም ፡

ኑሮ ፡ የሚሆን ፡ ሌላ ፡ የእግዚአብሔር ፡ መንግሥት ፡ የለም ፡ ብለው ፡ ኃጢአትን ፡ እንደ ፡ ልባቸው ፡ ለመሥራት ፡ እንዲመቻቸው ፡ ምግባርንና ፡ ሃይማኖትን ፡ ከመንገዳቸው ፡ ላይ ፡ አንሥተው ፡ ጥለው ፡ በሰፊ ፡ ጐዳና ፡ በክህደት ፡ እንደሚሔት ፡ ሰዎች ፡ እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ ።

እግዚአብሔርን ፡ ብንክደው ፡ እኛ ፡ እንጐዳለን ፡ እንጂ ፡ እሱ ፡ በእግዚአብሔርነቱ ፡ ለዘለዓለም ፡ ይኖራል ።

የሰውም ፡ ልጅ ፡ ምንም ፡ ከሐዲ ፡ ቢሆን ፡ በመጨረሻው ፡ ጊዜ ፡ በጣር ፡ አልጋው ፡ ላይ ፡ ተጋድሞ ፡ ነፍሱ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ እርዳታ ፡ ለመፈለግ ፡ ዓይኑ ፡ ሲቅበዘበዝና ፡ ሰማይ ፡ ሰማይ ፡ ሲመለከት ፡ ይታያል ።

ለምሳሌ ፡ ስመ ፡ ጥሩው ፡ የፈረንሣዊ ፡ መንግሥት ፡ ጠቅላይ ፡ ሚኒስትር ፡ ክሊማንሶን ፡ ታሞ ፡ በጣር ፡ አልጋው ፡ላይ ፡ ዓይኑ ፡ እየተንከራተተ ፡ ረዳት ፡ ሲፈልግ አንድ ፡ የሚወደው ፡ የሥራ ፡ ጓደኛው ፡ ሊያየው ፡ መጥቶ ፡ ከትራሱ ፡አጠገብ ፡ተጠግቶ፡ ቆሞ ሊያጽናናው ፡ ዛሬስ ፡ ተሽሎሃል ፡ ልትድን ፡ ይመስለኛል ፡ አለው ። ክሊማንሶንም፡ እግዚአብሔር ፡ ያውቃል ፡ እንጂ ፡ ሰው ፡ ሊያውቅ ፡ አይችልም ፡ ብሎ ፡ መለሰለት ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ የሥራ ፡ ጓደኛውና ፡ ታስታምመው ፡ የነበረች ፡ ሲስተር ፡ ደንግጠው ፡ ከተመለከቱት ፡ በኋላ ፡ ሲስቴርዋ ፡ ክቡር ፡ ሆይ ፡ ስምቼብህ ፡ የማላውቀውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ እምነት ፡ ካንተ ፡ በመስማቴ ፡ በጣም ፡ ገረመኝ ፡ አለችው ።

ክሊማንሶንም ፡ ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ የውነት ፡ መናገሪያዬ ፡ ጊዜው ፡ ስለ ፡ ደረሰ ፡ ነው ። ብልዋት ፡ ወዲያው ፡ ዓረፈ ፡ ይባላል ።

ስለዚህ ፡ ልጆቼ ፡ ሆይ ፡ በመጨረሻ ፡ ጊዜ ፡ እረዳት ፡ ከመፈለግና ፡ ዓይንን ፡ ካልጋ ፡ ላይ ፡ ሆኖ ፡ ከማንከራተት ፡ አሁኑኑ ፡ በእግዚአብሔር ፡ አምኖ ፡ የሰላም እንቅልፍ ፡ ማንቀልፋት ፡ ስለሚሻል፡ ሃይማኖታችሁንና ፡ ምግባራችሁን ፡ በጭንጫ ፡ ላይ ፡ መሥርቱ ።

ከዚህ ፡ በተቀር ፡ የምመክራችሁ ፡ እኔ ፡ አባታችሁ ፡ ብዙ ፡ ገንዘብ ፡ ትቼላችኋለሁና ፡ ገንዘባችሁ ባልሆነው ፡ ገንዘብ ፡ ወዳጅ ፡ ግዙበት ፡ ያለውን ፡ የመድኃኒታችንን ፡ ቃል እያሰባችሁ ፡ ገንዘቤን ፡ ስማችሁን ፡ በሚያስጠራ ፡ ሥራ ፡ አውሉት ፡

እኔ ፡ በናታችሁ ፡ ኃዘን ፡ ቤቴንና ፡ ድሎቴን ፡ ትቼ ፡ በመሔዴ ፡ በቁም ፡ ነገሬ ፡ ስሜን ፡ በጨዋ ፡ ልጅነት ፡ አሰይሜዋለሁና ፡ እናንተም ፡ ልጆቼ ፡ በኔም ፡ በናታችሁም ፡ ባያት ፡ በቅድማያታችሁም ፡ በቁም ፡ ነገር ፡ ሥራ ፡ የጨዋ ፡ ልጆች ፡ ናችሁና ፡ ጨዋነታችሁን ፡ አትርሱ ።

ልጆቼ፡ሆይ፡እናቴን፡አያታችሁን፡አደራ፡ ውደድዋት ፡አስቡላት ፡ እግዚአብሔር ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ ይ

ሁን ፡ ብሎ ፡ መርቆ ፡ እቅፍ ፡ አድርጎ ፡ ስሞ ፡ አሰናበታቸውና ፡ እንባው ፡ ይረግፍ ፡ ጀመር ።

ልጆቹም ፡ እንደናት ፡ ጡጦ ፡ እያጠባ ፡ ካሳደጋቸው ፡ አባታቸው ፡ ሲለያዩ ፡ መሪር ፡ የሆነ ፡ ለቅሶ ፡ እያለቀሱ ፡ ከልጅ ፡ ዓለሙ ፡ እንደራሴ ፡ ጋር ፡ በአሮይፕላን ፡ እንዲያሳፍራቸው ፡ ወደ ፡ አዲስ ፡ አበባ፡ ሔዱ

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ግን ፡ ከዚያው ፡ ከባዶ ቤት ፡ ብቻውን ፡ ዘግቶ ፡ ጐረቤቶቹም ፡ እንዳይመጡበት ፡ ከበራፉ ፡ ላይ ፡ በጉልህ ፡ ጽሕፈት ፡ ከዚህ ፡ ቤት ፡ መግባት ፡ ክልክል ፡ ነው ። የሚል ፡ ማስታወቂያ ለጥፎ ፡ ቀን ፡ ቀን ፡ መጻሕፍቶቹን ፡ ይመለከት ፡ ነበር

ከሌሊቱ ፡ በ፯ ፡ ሰዓት ፡ ልብን ፡ በሚመታ ፡ የልቅሶ ፡ ዜማ ፡ እንደዚህ ፡ እያለ ፡ ያዜም ፡ ነበር ።

ብፈልግ ፡ አጣኋት ፡ ካአሽከሮቼ ፡ ቤት ፡
ፀሐይቱ ፡ መስፍን ፡ የውነት ፡ ወይዘሪት ፤
ምንስ ፡ ብትዋረድ ፡ ብትወድቅ ፡ ከመሬት ፡
ባባትዋ ፡ መስፍን ፡ ናት ፡ በናትዋ ፡ እመቤት ፤

ዋኔን ፡ ዋኔን ፡ እኔ ፡ አፈር ፡ ልሁን ።

***

በዚያ ፡ በዝናም ፡ ጐርፍ ፡ በሚያስፈራ ፡ ሌት ፡
ብቻዋን ፡ ስትሮጥ ፡ ልጅዋን ፡ ለማየት ፤

ስትወድቅ ፡ ስትነሣ ፡ የሰማዩ ፡ ቁጣ ፡ እንደ ፡ በምብ ፡ ሲበርቅ ፡
ደረሰች ፡ አቃቂ ፡ በአሳር ፡ በጭንቅ ፤

ዋኔን ፡ ዋኔን ፡ እኔ ፡ አፈር ፡ ልሁን ።

***

ቆረጠች ፡ ለመውደቅ ፡ አባሕሩ ፡ ላይ ፡
ተስፋዬን ፡ ከመሬት ፡ ወድቆ ፡ እንዳታይ ፤
ወዳጄ ፡ ፀሐይንሽ ፡ ላይሽ ፡ መጣሁኝ ፡
ታመሽል ፡ የሚሉ ፡ ስለሰማሁኝ ፤

ዋኔን ፡ ዋኔን ፡ እኔ ፡ አፈር ፡ ልሁን ።

***

አንቺ ፡ ግን ፡ ለሠርግሽ ፡ መጣሽ ፡ አጊጠሽ ፡
ዓይንሽን ፡ አየሁት ፡ ሞትን ፡ ተኩለሽ ፤
ዘወትር ፡ የማይሽር ፡ የልብ ፡ ነቀርሳ ፡
በኔ ፡ የደረሰው ፡ የነፍስ ፡ ወቀሳ ፤
ደህና ፡ ሰንብት ፡ አልሽኚ ፡ ልጆቼን ፡ ሰጥተሽ ፤
እኔ ፡ እንዳንቺ ፡ ሆኜ ፡ የማልሞት ፡ መስሎሽ ፤

ዋኔን ፡ ዋኔን ፡ እኔ ፡ አፈር ፡ ልሁን ።

***

እያለ ፡ የለቅሶ ፡ ዜማ ፡ ሲያንጐራጉር ፡ ጐረቤቶቹ ፡ ሁሉ ፡ እየተደበቁ ፡ ከቤቱ ፡ አጠገብ ፡ ቀርበው ፡ የለቅሶውን ፡ ዜማ ፡ እየሰሙ ፡ እነሱም ፡ ያለቅሱ ፡ ነበር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በስምንተኛው ፡ ቀን ፡ እንደ ፡ ተለመደው ፡ የለቅሶውን ፡ ዜማ ፡ ለመስማት፡ ቢሔዱ ምንም ፡ ድምፅ ፡ አልሰሙም ፡ በማግስቱም ፡ በሳልስቱም ፡ ምንም ፡ የልቅሶ ፡ ዜማ ፡ ሳይሰሙ ፡ ቀሩ ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ሁለት ፡ ወር ፡ ተኩል ፡ አሥመራ ፡ ቆይቶ ፡ አዲስ ፡ አበባ ፡ ተመለሰ ።

ወዲያው ፡ እንደደረሰ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍንን ፡ ይፈልግ ፡ ጀመር ።

ምናልባት ፡ ፲፪ ፡ የካቲት ፡ አደባባይ ፡ አጠገብ ፡ ካለው ፡ የሕዝብ ፡ አታክልት ፡ ውስጥ ፡ ትመጣ ፡ ይሆን ፡ በማለት ፡ ብዙ ፡ ጊዜ ፡ ቢሔድ ፡ ሳያገኛት ፡ ቀረ ።

ሰዎችንም ፡ ቢጠይቅ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የምትባል ፡ ልጃገረድ ፡ አናውቅም ፡ አሉት ።

ከዕለታት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ አንድ ፡ ልጅ ፡ ካቃቂ ፡ ዓሣ ፡ ይዞ ፡ ለመሸጥ ፡ ወደ ፡ አዲስ ፡ አበባ ፡ መጥቶ ፡ በየመንገዱ ፡ ዓሣውን ፡ ለመሸጥ ፡ ሲዞር ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በካዲላክ ፡ አቶመቢል ፡ ውስጥ ፡ ቁጭ ፡ ብሎ ፡ ቤንዚን ፡ ሲያስሞላ ፡ ዓሣ ፡ ወጋሪውን ፡ ጠርቶ ፡ ይህን ፡ ዓሣ ፡ ከወዴት ፡ ዓመጣኸው ፡ ብሎ ፡ ጠየቀው ።

እሱም ፡ ካቃቂ ፡ ወንዝ ፡ ውስጥ ፡ በመንጠቆ ያዝኳቸው ። ያቃቂ ፡ ዓሣ ፡ በጣም ፡ ጣፋጭ ፡ ስለሆነ ፡ በከተማ ፡ ውስጥ ፡ ብዙ ፡ ሰው ፡ ይገዛኛል ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በዚህ ፡ በከተማ ፡ ውስጥ ፡ ብዙ ፡ ሰው ፡ ታውቃለህን ።

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ የሚበልጠውን፡ ሰው ፡ አውቀዋለሁ ። ምክንያቱም ፡ ዘወትር ፡ ትኩስ ፡ ዓሣ ፡ ይ

1

ገፎ ፡ ስለማመጣ ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ ከቤታቸው፡ ድረስ ፡ እንዳመጣላቸው ፡ ደንበኛ ፡ አድርገውኛል ፡ ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ በመንገድ ፡ እየዞርሁ ፡ የምሸጠው ፡ ከነሱ ፡ የተረፈውን ፡ ነው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እንግዲያውስ ፡ አንድ ነገር ፡ ልጠይቅህ ፡

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የምትባለውን ፡ ወጣት ፡ ታውቃለህን ፡ ቤትዋን ፡ ብታሳየኝ ፡ ደህና ፡ ጉርሻ ፡ አጉርስህ ፡ ነበር ።

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ የምትኖረው ፡ ወዴት ፡ ነው

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ባዲስ ፡ አበባ ፡ ውስጥ ነው ።

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ ባዲስ ፡ አበባ ፡ ውስጥ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የምትባል ፡ ልጃገረድ ፡ አላውቅም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ እርሰዎ፡ ያውቁዋት፡ አይመስለኝም፡ እንጂ አንዲት ፡ ደሀ ፡ ሴት ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የምትባል ፡ ሦስት፡ ልጆች ፡ ያልዋት ፡ ባልዋ ፡ የሞተባት፡ አቃቂ፡ አለች ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ መልኳ ፡ ምን ፡ ይመስላል ፡ ቀይ ፡ ናት ፡ ጥቁር ፡

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ ድሀ ፡ ከመሆንዋ ፡ በተቀር ፡ እስዋን ፡ የሚመስል ፡ ሴት ፡ በዓለም ፡ ላይ ፡ ያለ ፡ አይመስለኝም ። አበባ ፡ የመሰለች ፡ ቀይ ፡ ናት ። ነገር ፡ ግን ፡ አሁን ፡ አንድ ፡ ሶስት ፡ ወር ፡ ይሆናታል ። ንእ

ድ ፡ ካብታም ፡ ወዳጅዋ ፡ አሳዝንዋት ፡ ካዲስ ፡ አበባ አቃቂ ፡ በዝናብ ፡ በውድቅት ፡ ጨለማ ፡ ስትሮጥ ፡ መጥታ ፡ በዚህ ፡ ምክንያት ፡ ጽኑ ፡ ደዌ ፡ ታማ ፡ ተኝታለች ፡ ያለ ፡ ኋደኛዋ ፡ ኋደኛ ፡ ይዛ ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ በሽታ ፡ ወደቀባት ፡ እያሉ ፡ ጐረቤቶችዋ ፡ ሁሉ ፡ ያዝኑላታል ።

እኔም ፡ አንዳንድ ፡ ጊዜ ፡ ዓሣ ፡ እየያዝሁ ፡ እሰጣታለሁ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አጭር ፡ ነች ፡ ረዥም

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ ረዘም ፡ ያለች ፡ ሎጋ ፡ ወገብዋ ፡ የንብ ፡ አውራ ፡ የሚመስል ፡ ሾጤ ፡ ልጅ ፡ ናት ። ጌታዬ ፡ በአቃቂ ፡ ከተማ ፡ ቆንጆ ፡ ልጅ ፡ የተወለደች እንደሆን ፡ ፀሐይ ፡ መስፍንን ፡ ትመስላለች ፡ ይባላል

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አገርዋ ፡ ወዴት ፡ ነው ይባላል ።

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ አገርዋ ፡ እንደሰማሁት ፡ ሸዋ ፡ ነው ፡ ይባላል ። በአቃቂ ፡ ከተማ ፡ ውስጥ ፡ እንደሚወራው ፡ ዱሮ ፡ ከመቶ ፡ አምሳ ፡ ዓመት ፡ በፊት ፡ አያቶችዋ ፡ መሳፍንቶች ፡ ናቸው ። በማለት ፡ የከተማው ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ጊዜ ፡ የጣላት ፡ የጨዋ ፡ ልጅ ፡ ናት እያለ ፡ ያዝንላታል ። ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ በውነትም ፡ የጨዋ ፡ ልጅነትዋ ፡ በትሕትናዋ ፡ ይታወቃል ። ለከተማው ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ እንዳሽከር ፡ ዋና ፡ ታዛዥ ፡ ናት ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እባክህ ፡ ይህቺን ፡ ሴት ፡ ላያት ፡ እወዳለሁና ፡ ቤትዋን ፡ አሳየኝ ።

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ ይህንን ፡ የተረፈውን ፡ ዓሣ ፡ ለማን ፡ ትቼ ፡ እሔዳለሁ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ሁሉንም ፡ እኔ ፡ እገዛሃለሁ ። ዋጋውን ፡ ንገረኝ ።

ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ ዋጋው ፡ ስምንት ፡ ብር ፡ ነበር ፡ ስለርሰዎ ፡ ባምስት ፡ ብር ፡ እሸጥልዎታለሁ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ስምንቱን ፡ ብር ፡ ሰጥቶ ፡ ሁለት ፡ ብር ፡ ጉርሻ ፡ ጨምሮ ፡ ሰጠውና ፡ ዓሣዎቹን ፡ ከአቶመቢሉ ፡ ኋላ ፡ ካለው ፡ ሣጥን ፡ ውስጥ ፡ አግብቶ ፡ ቆለፈበት ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አቶመቢሉን ፡ እየነዳ ፡ ዓሣ ፡ ወጋሪውን ፡ ከጐኑ ፡ አስቀምጦ ፡ ሾፌሩን ፡ ከኋላው ፡ አስከትሎ ፡ አቶመቢሉን ፡ እየነዳ ፡ ከሃሣቡ ፡ ጋር ፡ እንደዚህ ፡ እያለ ፡ ይጫወት ፡ ነበር ። ይህች ፡ ሴት ፡ ምን ፡ ሴት ፡ ትሆን ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ነች ፡ እንዳልል ፡ ልጆች ፡ አሉዋት ፡ ቤትዋም ፡ አቃቂ ነው ። የመልኳና ፡ የደም ፡ ግባትዋ ፡ አኳኋን ፡ እንደ ፡ ነገረኝ ፡ ምልክት ፡ እስዋ ፡ ትመስለኛለች ፡ እያለ ፡ ሲያመዛዝን ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ካሽከር ፡ ቤት ፡ ውስጥ ሳለች ፡ ከጠረጴዛው ፡ ላይ ፡ ተዘርግቶ ፡ ከነበረው ፡ መጽሐፍ ፡ ውስጥ ፡ ሰው ፡ ሆይ ፡ ትላንትና ፡ ስመ ፡ ጥሩ ፡ ካብታም ፡ የነበርክ ፡ ዛሬ ፡ ማነህ ፡ የተዋረድህ ፡ ድሀ ፡ አፈር ፡ ትቢያ ፡ አይደለህምን ፡ ያለውን ፡ እያሰበ ፡ በሞት ፡ በሚለወጥ ፡ ካብቴ ፡ ኮርቼ ፡ ቀጠሮዬን ፡ አፍርሼ ፡ ከባዶ ፡ ቤት ፡ የዘጋሁባት ፡ ወዳጄ ፡ ፀሐይ ፡ መስ

ፍን ፡ ትሆን ፡ ወይስ ፡ ሌላ ፡ ሴት ፡ ትሆን ፡ እያለ ፡ ሲያስብ ፡ አቃቂ ፡ ደረሰ ።

አቃቂ ፡ የፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ቤት ።

ከተማውን ፡ ወጣ ፡ ሲል ፡ ዓሣ ፡ ወጋሪው ፡ ጌታዬ ፡ ከዚህ ፡ ነው ፡ ይቁሙ ፡ ብሎ ፡ አቆመውና ፡ ሁለቱም ፡ ወርደው ፡ ከቤቱ ፡ ውስጥ ፡ ገቡ ።

ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በሩን ፡ የሚዘጋና ፡ የሚከፍት ፡ አሽከር፡ ስለሌላት ፡ በሩ ፡ ፍክት ፡ ሆኖ ፡ ዶሮች ፡ ይገቡ ፡ ይወጡ ፡ ነበር ።

ሁለቱም ፡ ከቤቱ ፡ ውስጥ ፡ ገብተው ፡ ግራና ቀኝ ፡ ቢመለከቱ ፡ ከዶሮች ፡ በተቀር ፡ ምንም ፡ ሰው ፡ የለ ።

ሶስቱም ፡ ልጆችዋ ፡ ከፎቅ ፡ ከናታቸው ፡ ጋር ፡ ስለተኙ ፡ ወና ፡ ቤት ፡ መስሎ ፡ ያስደነግጥ ፡ ነበር

ቤቱን ፡ ሁሉ ፡ ቀና ፡ ብለው ፡ ሲመለከቱት ፡ የሸረሪት ፡ ድር ፡ አድርቶበት ፡ ዕቃው ፡ ሁሉ ፡ በያለበት ፡ ተዝረክርኮ ፡ መሬቱም ፡ አልተጠረገም፡ ነበር ።

ምዕራፍ ፡ ፰ ፡

ከዚህ፡ በኋላ ፡ ዓሣ፡ ወጋሪው፡ ጌታዬ፡ ምናልባት ሞታ ፡ ለመቃብር ፡ ወስደዋት ፡ እንደሆነ ፡ ጐረቤቶችዋን ፡ እንጠይቅ ፡ ብሎት ፡ ወጡ ።

ወዲያው ፡ በሩን ፡ ሲወጡ ፡ አንዲት ፡ የጐረቤትዋ ፡ ሴት ፡ ከቤትዋ ፡ ወጥታ ፡ ወንድሞቼ ፡ ሆይ ፡ ከዚህ ፡ ምን ፡ ትፈልጋላችሁ ፡ ብላ ፡ ጠየቀቻቸው ።

እነሱም ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ የምትባለውን ፡ ለመጠየቅ ፡ ነበር ፡ የመጣነው ፡ ከቤትዋ ፡ ብንገባ ፡ ከዶሮዎች ፡ በተቀር ፡ ምንም ፡ ሰው ፡ ስላላገኘን ፡ ከጐረቤት ፡ ለመጠየቅ ፡ ወጣን ።

ሴትዮዋም ፡ ኑ ፡ እኔ ፡ አገናኛችኋለሁ ። እስዋ ግን ፡ በጠና ፡ ታማለች ፡ ብላ ፡ መልሳ ፡ ከቤት ፡ አስገ

ብታ ፡ ጌቶቼ ፡ ከዚህ ፡ ከብርጩማ ፡ ላይ፡ ተቀመጡ ፡ እኔ ፡ ከፎቅ ፡ ላይ ፡ ወጥቼ ፡ እነግራታለሁ ፡ ብላ ፡ አስቀመጠቻቸውና ፡ ስማቸውን ፡ ጠየቀቻቸው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ፡ በሽተኛዋ፡ ጽሕፈት ፡ ታውቃለችን ፡

ሴትዮዋ ፡ አወን ፡ ስንኳን ፡ ያገርዋንና ፡ የውጪም ፡ አገር ፡ ቋንቋ ፡ ትነጋገራለች ፡ ትጽፍማለች ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በጣም ፡ ደንግጦ ፡ ካርቱን ፡ አውጥቶ ፡ ሰጣትና ፡ ወጥታ ፡ ለፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ሰጠቻት ። እስዋም ፡ ካልጋዋ ፡ ላይ ፡ እንደተጋደመች ፡ አንብባ ፡ ብድግ ፡ ብላ ፡ ታለቅስ ፡ ጀመር ። ወዲያው ፡ እኅቴ ፡ ወይዘሮ ፡ ልክም ፡ የለሽ ፡ እባክሽ ፡ አዲሱን ፡ ቀሚሴን ፡ አውጪና ፡ ስጪኝ ፡ ብላ ፡ አዲስ ቀሚስ ፡ ለብሳ ፡ ወገብዋን ፡ ታጥቃ ፡ ሹራብና ፡ ጫማዋን ፡ አድርጋ ፡ ከወንበር ፡ ላይ ፡ ቁጭ ፡ ብላ ፡ ጠጉርዋን ፡ አበጥራ ፡ ዓይንዋን ፡ ተኩላ ፡ የከሳ ፡ ፊትዋን ፡ በፑድር ፡ ሞልታ ፡ እኅቴ ፡ እባክሽ ፡ በሽተኛ ፡ እመስላለሁን ፡ አለቻት ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ጐረቤትዋ ፡ ዕንባዋ ፡ ባይንዋ ሞልቶ ፡ እንዳታላቀስ ፡ እየታገለች ፡ ምንም ፡ የታመምሽ ፡ አትመስይም ፡ እያለች ፡ ታጽናናት ፡ ነበር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ሽቶ ፡ ተቀብታ ፡ ከግድግዳው ላይ ፡ ከተሰቀለው ፡ መስተዋት ፡ አጠገብ ፡ ሔዳ ፡ ዘወር ፡ ዘወር ፡ እያለች ፡ አምሮባት ፡ እንደሆን ፡ ትመለከት ፡ ነበር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጆችዋን ፡ ወደ ፡ ታች ፡ እንዳትወርዱ ፡ ልጆች ፡ የሚበላ ፡ አንድ ፡ ትልቅ ፡ አውሬ ፡ ገብትዋልና ፡ እኛ ፡ ሁለታችን ፡ ወርደን ፡ ካባረርነው ፡ ወዲያ ፡ እንጠራችኋለን ፡ በሩን ፡ ዝጉና ፡ ተቀመጡ ፡ ብላ ፡ ነገረቻቸው ።

ልጆቹም ፡ እሽ ፡ እማማ ፡ አንመጣም ፡ በሩን ዘግተን ፡ እንቀመጣለን ፡ አልዋት ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ መታመምዋ ፡ እንዳይታወቅባት ፡ እንደደህና ፡ ሴት ፡ አካሔድዋን ፡ ለማሳመር፡ ብትሞክር፡ ሰውነትዋ ፡ በመድከሙ ፡ እየተንገደገደች ፡ ልትወድቅ ፡ ስለሆነ ፡ የወዳጅዋን ፡ እጅ ፡ ይዛ ፡ ወረደች ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ከብርጩማ ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ ሲመለከት ፡ አንዲት ፡ ምትሃት ፡ የመጣች መስሎት ፡ ደነገጠ ።

ወዲያው ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አጠገቡ ፡ ቆማ እኔ ፡ ወዳጅህ ፡ ነኝ ፡ ስትለው፡ እንባው፡ እንደጐርፍ ፡ እየፈሰሰ ፡ ምን ፡ አገኘሽ ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ ብሎ ፡ ጠየቃት ።

ፀሐይ፡ መስፍን፡ በመግደርደር፡ አኳኋን ታምሜ ነበር ዛሬ፡ ደህና፡ ሆኘልሃለሁ፡ እያለች፡ያለመታመም፡ መልክ ፡ ስታሳየው ፡ እሱም ፡ በመከሳትዋና ፡ ይልቁንም ፡ በመግደርደር ፡ ደህና ፡ ነኝ ፡ በማለት ፡ ከጽኑ ፡ በሽታዋ ፡ ጋር ፡ ስትታገል ፡ በማየቱ ፡ ራስዋ ፡ የዞረ ፡ መስሎት ፡ በፍርሃት ፡ ይመነለከታት ፡ ነበር ።

ፀሐይ ፡ መስፍንም ፡ እንዳይታወቅባት ፡ እየሳቀች ፡ አይዞህ ፡ ደህና ፡ ነኝ ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ የጋብቻችንስ ፡ ሥነ ፡ ሥርዓት ፡ መቼ ፡ ነው ፡ የሚፈጸም ፡ እኔም ፡ ክብሬን ፡ ጠብቄ ፡ ቆይቼሃለሁ ። ልጆችም ፡ የሉኝ ፡ ከባዶ ፡ ቤት ፡ ብቻዬን ፡ በመሆኔ ፡ እወቀው ፡ እያለች ፡ ስትነግረው ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እንደ ፡ ቅዠት ፡ ስለመሰለው ፡ ደንግጦ ፡ ዕንባው ፡ እንደ ፡ ጐርፍ ፡ ይፈስ ፡ ነበር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጆችዋ ፡ ከፎቁ ፡ ላይ ፡ በሩን ከፍተው ፡ እማማ ፡ እማማ ፡ እያሉ ፡ በደረጃው ፡ ላይ ፡ እየሮጡ ፡ ወረዱ ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በድንጋጤና ፡ በእፍረት ፡ ወዳጅዋን ፡ ትኩር ፡ ብላ ፡ እያየች ፡ እስካሁን ፡ ያታለልኩህ፡ እብለቴ ፡ ሁሉ ፡ ተገለጠ ። አተን ፡ ለማግባት ፡ ብዬ ፡ የካድኳቸው ፡ ልጆቼ ፡ እኘሁልህ ፡ አደራህን ፡ ብላ ፡ በድንጋጤ ፡ ልብዋ ፡ ስለተመታ ፡ ከመሬት ፡ ላይ ፡ ወድቃ ፡ ሽቅብ ፡ ሽቅብ ፡ ትተንፍስ ፡ ጀመር ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ሁሉም ፡ ደንግጠው ፡ ቆመው ሲመለከቱ ፡ ዓሣ ፡ ወጋሪውና ፡ ጐረቤትዋ ፡ ወይዘሮ ፡ ልክም ፡ የለሽ ፡ ከመሬት ፡ ላይ ፡ አንሥተው ፡ ካንዲት ፡ ድንክ ፡ አልጋ ፡ ላይ ፡ አጋደምዋትና ፡ የጣር ፡ ትንፋሽ ፡ ትተነፍስ ፡ ጀመር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እያለቀሰ ፡ ካጠገብዋ ፡ ቀርቦ ፡ ወዳጄ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በምን ፡ ምክንያት ፡ ነው ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ ደዌ ፡ የወ



የበሶቃ ፡ ቅዱስ ፡ ጊዮርጊስ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡

ደቀብሽ ፡ አላት ። እስዋም ፡ የወቀሳው ፡ ቀን፡ አልቋል ይልቁንስ ፡ ልጆቼን ፡ አደራ ፡ ብላ ፡እንደ ፡ ወፍ ፡ ድምፅ ፡ አሰምታ ፡ እንግዲህ ፡ አረፍሁ ፡ ብላ ፡ አንገትዋን ፡ አዘነበለችና ፡ አረፈች ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ጎረቤቶችዋ ፡ ሁሉ ፡ ተሰብስበው ፡ ያለቅሱ ፡ ጀመር ።

ወዲያው ፡ የበሰቃ ፡ ቅዱስ ፡ ጊዮርጊስ ፡ ካህናቶች ፡ ተጠርተው ፡ መጥተው ፡ ፍታት ፡ ጀመሩ ። ፍታቱንም ፡ ከጨረሱ ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ጉዞ ፡ ጀመሩ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በእግሩ ፡ ሬሳውን ፡ ተከትሎ ፡ ያለቅስ ፡ ነበር ።

ከቀብሩ ፡ በኋላ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ፡ ደስታና፡ ጎረቤቶችዋም ፡ ሁሉ ፡ ተመልሰው ፡ ከዚያች ፡ ከድሀ ፡ ጎጆዋ ፡ ገብተው ፡ ከየቤታቸው ፡ ቆሎና ፡ ንፍሮ ፡ አምጥተው ፡ ቀባሪዎቹን ፡ አስተናገዱ ።

ከእኩለ ፡ ቀንም ፡ በኋላ ፡ በ፲ ፡ ሰዓት ፡ ካዲስ አበባ ፡ የልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ እናትና ፡ የጥቅም ፡ ጓደኞቹ ፡ ያባቱ ፡ አክሲዮን ፡ ያለበት ፡ ማኅበራዊ ፡ ኩባንያዎች ፡ እንደ ፡ ኰሎናልፒ ፡ እንደ ፡ ሳቢያን ፡ ኰርፖሬሽን ፡ እንደ ፡ ትራንስፖርት ፡ ኮምፓኒ ፡ ያሉ ፡ ትልቅ ፡ ቤቶች ፡ ዲሬክተሮችና ፡ ቤቱን ፡ የተከራዩ ፡ የውጭ ፡ አገር ፡ ሰዎች ፡ ሌሎችም ፡ ገንዘብ ፡ የተበደሩት ፡ ነጋዴዎች ፡ ይህንን ፡ ወሬ ፡ ሰምተው ፡ ስለመጡ በኦቶመቢል ፡ የአቃቂን ፡ ከተማ ፡ ሞልዋት ።

ወዲያው ፡ ከዚያች ፡ ከድሀ ፡ ጎጆ ፡ እናቱና ፡ ሶስት ፡ ካብታሞች ፡ ሰዎች ፡ ገቡ ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ የፀሐይ ፡ መስፍንን ፡ ልጆች ፡ ታቅፎ ፡ በኃዘን ፡ ፊቱ ፡ ገርጥቶ ፡ እንባው ፡ እየወረደ ፡ ሲያለቅስ ፡ እናቱ ፡ ወይዘሮ ፡ በላይነሽ ፡ ልጄ ፡ ሆይ ፡ ምን ፡ ሆንክ ፡ ምን ፡ መድኃኒት ፡ ነካህ ፡ እባክህ ፡ ልጄ ፡ ከዚህ ፡ ከድሀ ፡ ቤት ፡ ውስጥ በዶሮ ፡ ኩስና ፡ በመጥፎ፡ ሽታ ፡ ቁጭ ፡ ብለህ የምታለቅስ ፡ ብለው ፡ ተቆጡት ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ በጣም ፡ ተቆጥቶ እናቴ ፡ ሆይ ፡ አሁን ፡ የመጣ ፡ ካብት ፡ ነውን እንደዚህ ፡ ያለ ፡ ግፍ ፡ የሚያናግርሽ ፡ አባቴና ፡ አንቺ ፡ በዶሮ ፡ መነገድ ፡ አይደለምን ፡ ከዚህ ፡ የደረሳችሁት ፡ ይህች ፡ በኔ፡ ግፍና ፡ ኃጢአት ፡ እንደ ፡ ሣር ፡ መንምና ፡ የሞተች ፡ የትልልቆች ፡ መሳፍንቶች ፡ ልጅ ፡ አልነበረችምን ፡ እኔ ፡ ክፉው ፡ ቤቴን ፡ እንዳታሳድፍ ፡ ለበዓል ፡ የተሰበሰቡት ፡ ወጣቶች ፡ በድኅንትዋ ፡ እንዳይጠየፉ ፡ ቀጠሮዬን ፡ አፍርሼ ፡ ካሽከሮች ፡ ቤት ፡ ዘግቼባት ፡ ከጠረጴዛው ፡ ላይ ፡ መጽሐፍዋን ፡ ገልጣ ፡ ትታልኝ ፡ ሔደች ።

የጽሑፉም ፡ ቃል ፡ ይህ ፡ ነው ፡ ሰው ፡ ሆይ ፡ ትላንት ፡ ስመ ፡ ጥሩ ፡ ካብታም ፡ የነበርክ ፡ ዛሬ ፡ ማነህ ፡ የተዋረድህ ፡ ድሀ ፡ አፈር ፡ ትቢያ ፡ አይደለህምን ፡ የሚል ፡ ነበር ።

ስለዚህ ፡ ይህ ፡ ቃል ፡ ዘላለም ፡ ከልቤ ፡ ስለማይጠፋ ፡ ተመልሼ ፡ ቤቴን ፡ አላየውም ።

ወይዘሮ ፡ በላይነሽ ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ ንግግርና ፡ የኃዘን ፡ መልክ ፡ አይቼብህም ፡ አላውቅ ፡ ነበር ። በጣም ፡ የሚገርም ፡ ነው ፡ እባክህ ፡ ልጄ ፡ ተነሣ ፡ እንሒድ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ከዚህ ፡ ምንም ፡ ቢሆን ፡ አልሔድም ። አደራ ፡ የሰጠችኝን ፡ ልጆቼን ፡ አሳድጋለሁ ።

ወይዘሮ ፡ በላይነሽ ፡ ልጄ ፡ ሆይ ፡ ምን ፡ ሆንክብኝ ፡ የማታውቃት ፡ ሴት ፡ ልጆችዋን ፡ አደራ ፡ ብትሰጥህ ፡ ባይሆን ፡ እንኳን ፡ ከቤትህ ፡ ወስደህ ፡ ታሳድጋለህ ፡ እንጂ ፡ ከዚህ ፡ ከበሰበሰ ፡ መንደር ፡ ለመኖር ፡ ታስባለህን ፡ እባክህ ፡ እንሂድ ፡ እያሉ ፡ ዕንባቸው ፡ ካይናቸው ፡ ይረግፍ ፡ ነበር ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታም ፡ የምወድሽ ፡ እናቴ እባክሽ ፡ ይቅር ፡ በይኝ ፡ የሰው ፡ ልጅ ፡ ጊዜ ፡ ከሚያጋጥመው ፡ ከፍ ፡ ካለ ፡ መከራ ፡ ጋር ፡ ደረት ፡ ለደረት ታግሎ ፡ ታሪኩን ፡ ለማሳመር ፡ የተፈጠረ ፡ ነው ።

ስለዚህ ፡ የፀሐይ ፡ መስፍን ፡ አማሞት ፡ እኔን እንደ ፡ ነፍሰ ፡ ገዳይ ፡ ከማስቆጠሩም ፡ በተቀር ፡ ይህቺ ፡ ሴት ፡ እኔን ፡ ለማግኘት ፡ መሥዋዕት ፡ ሆና ፡ መሞትዋ ፡ አይረሳኝም ።

ይልቁንም ፡ እኔን ፡ ለማግባት ፡ ስትል ፡ ልጆች ፡ የሉኝም ፡ ብላ ፡ ልጆችዋን ፡ መካድዋ ፡ ከዚህም ፡ በተቀር ፡ ታማ ፡ ከስታ ፡ ዓፅም ፡ መስላ ፡ እኔ ፡ መምጣቴን ፡ ብትሰማ ፡ የኔ ፡ ባልነት ፡ እንዳይቀርባት ፡ አ

ጊጣ ፡ ተኩላ ፡ ወዳጄ ፡ በጎ ፡ ሆኘልሃለሁ ፡ እያለች ፡ ወደኔ ፡ የመጣችውን ፡ ስንኳን ፡ ሰውነቴ ፡ አጥንቴ ፡ አትረሳውም ።

ከቤቴም ፡ እንዳትገባ ። ንቂያት ፡ ገፍቻት ፡ አስቀይሚያት ፡ አሳዝኛ ፡ ስለሞተች ፡ የኮራሁበትን ፡ ቤት ፡ ተመልሼ ፡ አላየውም ፡

የውነተኛ ፡ ንስሐ ፡ እንዲሆነኝ ፡ ከዚሁ ፡ ልጆቼን ፡ እያሳደግሁ ፡ እኖራለሁ ፡ እናቴ ፡ እባክሽ ፡ ሒጂ ፡ አላት ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ከዚያ ፡ የተሰበሰቡት ፡ ካብታሞች ፡ ሁሉ ፡ ራሳቸውን ፡ ይዘው ፡ እየጮሁ ፡ ምን ፡ መድኃኒት ፡ ነካው ፡ እያሉ ፡ ይደነቁ ፡ ነበር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ካብቴ ፡ ፍሥሐ ፡ የሚባል ፡ የጥቅም ፡ ጋደኛው ፡ ምነው ፡ ወንድማችን ፡ በዓለም ፡ ላይ ፡ የተዘራውን ፡ ካብትህን ፡ ሳትሰበስብ ፡ ከዚች ፡ ጐጆ ፡ ውስጥ ፡ በመከራ ፡ እኖራለሁ ፡ ብለህ ፡ አልሔድም ፡ ትላለህ ፡ ስንት ፡ የምግባር ፡ አላፊነት ፡ ያለብህ ፡ ላንዲት ፡ ለማታውቃት ፡ ላላገባሃት ፡ ሴት ፡ እንደ ውሻ ፡ ባንዲት ፡ ጐጆ ፡ ውስጥ ፡ ህይወትህን ፡ ታሳልፋለህ ፡ በታሪክ ፡ ፊት ፡ እንደምን ፡ የሚያስቅ ፡ ይሆን እባክህ ፡ ወንድሜ ፡ እንሒድ ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ስንኳን ፡ በጐጆ ፡ ውስጥ ፡ ባንዲት ፡ ሰባራ ፡ በርሜል ፡ ውስጥ ፡ ሕይወታቸውን ፡ ያሳለፉ ፡ ፈላስፎች ፡ ካንድ ፡ ንጉሥ ፡ ይበልጥ ፡ ታሪካቸው ፡ እስካሁን ፡ ያበራል ።

እኔ ፡ ግን ፡ ለዚህ ፡ አይደለም ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በጣረሞት ፡ እጅዋን ፡ ተይዛ ፡ ስትጐተት ፡ ዘወር ፡ ብላ ፡ ልጆቼን ፡ አደራ ፡ ያለችኝ ፡ ድምፅ ፡ እስከ ፡ መቼም ፡ የማይረሳ ፡ ነገር ፡ ስለሆነ ፡ አልሔድም ።

አቶ ፡ ካብቴ ፡ ፍሥሐ ፡ የተወደድህ ፡ ወንድሜ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ አለበረትህ ፡ ገብተህ ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ የመሥዋዕትነት ፡ ሥራ ፡ ለመሥራት ፡ ማሰብህ ፡ በጣም ፡ ይገርማል ። ስለምን ፡ ያለወገንህ ፡ ከጨዋ ፡ ልጅ ፡ ሠፈር ፡ ገብተህ ፡ ገንዘብህንና ፡ ሕይወትህን ፡ ታጠፋለህ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ ባታውቀው ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ የጨዋ ፡ ልጅ ፡ የሚባል ፡ ስም ፡ የመልካም ፡ ሥራ ፡ ሠሪዎች ፡ ስም ፡ ነው ። ይህ ፡ ስም ፡ የተገኘው ፡ አያቶቻቸውና ፡ ቅድማያቶቻቸው ፡ የኢትዮጵያን ፡ ነጻነትና ፡ የንጉሠ ፡ ነገሥታቸውን ፡ ክብር ፡ በደማቸው ፡ ካወጁት ፡ ከትልልቆች ፡ ሰዎች ፡ የተጐኘ ፡ የሥራ ፡ ስም ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ከኢትዮጵያ ፡ ውጪ ፡ የሆነ ፡ የዘር ፡ ስም ፡ አይደለም ።

ለምሳሌ ፡ አባቱ ፡ ብዙ ፡ ገንዘብ ፡ ቢኖረው ፡ ነጋዴ ፡ ወይም ፡ ካብታም ፡ ይባላል ፡ እንጂ ፡ ስለ ፡ ሀገሩ ፡ የመሥዋዕትነት ፡ ሥራ ፡ ሣይሠራ ፡ የጨዋ ፡ ልጅ ፡ አይባልም ።

የጨዋ ፡ ልጅነት ፡ የሚገኘው ፡ ከፍ ፡ ካለ ፡ መሥዋዕትነት ፡ ውስጥ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ገንዘብ ፡ እንደ ፡ እበት ፡ ትል ፡ በማጠራቀም ፡ የጨዋ ፡ ልጅ ፡ አይባልም ።

ስለዚህ ፡ እኔ ፡ የድኃው ፡ ልጅ ፡ በዚህ ፡ ቁም ነገሬ ፡ ከገፋሁበት ፡ ልጆቼን ፡ የጨዋ ፡ ልጅ ፡ አሰኛቸዋለሁ ።

ይልቁንስ ፡ ነገ ፡ ጠዋት ፡ አንድ ፡ ዳኛና ፡ የንስሐ ፡ አባቴን ፡ ጠበቃዬን ፡ ይዛችሁልኝ ፡ ነገ ፡ እንድትመጡ፡ ብሎ ፡ አሰናበታቸውና ፡ ከናቱ ፡ ጋር ፡ እያለቀሱ ፡ወደ ፡ እየቤታቸው ፡ ተመለሱ ።

ምዕራፍ ፡ ፱ ፡

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ከጐረቤቶቹ ፡ ጋር ፡ ራቱን ፡ በልቶ ፡ ከዚያች ፡ ከድንክ ፡ አልጋ ፡ ላይ ፡ አንዲት ፡ ስስ ፡ ምንጣፍ ፡ አንጥፎ ፡ ልጆቹ ፡ እንዳይጐዱ ፡ ደህና ፡ ደህና ፡ ፍራሽና ፡ የብርድ ፡ ልብስ ፡ አስመጥቶ ፡ ባጠገቡ ፡ አስተኛቸው ።

መንፈቀ ፡ ሌሊት ፡ ሲሆን ፡ ተስፋዬ ፡ የሚባለው ፡ ሕጻን ፡ እማማ፡ እማማ ፡ እያለ፡ ይጣራ ፡ ጀመር

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ የኔ ፡ ግፍና ፡ ጥጋብ ፡ ያመጣው ፡ መከራ ፡ ምን ፡ ያህላል ፡ ብሎ ፡ ተስፋዬን ፡ ከፍራሹ ፡ ላይ ፡ አንስቶ ፡ ታቅፎ ፡ አይዞህ ፡ እማማ ፡ ትመጣለች ፡ እያለ ፡ ከሳመው ፡ በኋላ ጡጦ ፡ እያጠባ ፡ አቅፎት ፡ ተኛ ።

በማግሥቱ ፡ ከማዘጋጃ ፡ ቤት ፡ የርስት ፡ ክፍል ፡ ዋና ፡ ዲሬክተርና ፡ የንስሀ ፡ አባቱ ፡ ሦስት፡ የጥቅም ፡ ጋደኞቹና ፡ ዋና ፡ ጠበቃው ፡ የርስቱና፡የገንዘቡ ፡ ጠቅላይ ፡ እንደራሴው ፡ ሆነው ፡ መጡ ።

ከዚያ ፡ በኋላ ፡ ሰዎቹን ፡ ሁሉ ፡ አስወጥቶ ፡ ከተጠሩት ፡ ሰዎች ፡ ጋር ፡ ከዚያችው ፡ ከድሀ ፡ ጐጆው ፡ በብርጩማ ፡ ላይ ፡ ተቀምጠው፡ ኑዛዜውን ፡ ጀመረ ።

ካባቴ ፡ ያገኘሁትን ፡ ማናቸውንም ፡ ካብት ፡ ላስለፈች ፡ ፀሐይነሽ ፡ ለውቢቱ ፡ ፀሐይነሽ ፡ ለተስፋዬ ፡ ፀሐይነሽ ፡ ሰጥቻለሁ ። ከዛሬ ፡ ጀምሮ ፡ በኔ ፡ ስም ፡ ይጠሩ ። እናቴ ፡ አሉ ፡ ድረስ ፡ ከጠበቃዬና ፡ ከእንደራሲዬ ፡ ጋር ፡ እየተመካከሩ ፡ ሥራውን ፡ ያስኪዱ እነዚህ ፡ ልጆች ፡ አቅመ ፡ አዳም ፡ ከደረሱ ፡ ወዲያ ፡ ወደ ፡ እንግሊዝ ፡ አገር ፡ ሔደው ፡ ትምህርት ፡ እንዲማሩ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቸርነት ፡ ትምህርታቸውን ፡ ጨርሰው ፡ ዴግሪያቸውን ፡ ተቀብለው ፡ ሲመጡ ፡ ካብቴ ፡ እኩል ፡ ተከፍሎ ፡ ለልጆቼ ፡ ይሰጥ ። እኩሉ ፡ እናቴ ፡ እስከ ፡ ሞቱ ፡ ድረስ ፡ ይዘው ፡ ይገልገሉበት ፡ ካረፉ ፡ በኋላ ፡ ግን ፡ ለልጆቼ፡ ይሰጥ ፡ ብሎ ፡ ጽፎ ፡ ለማዘጋጃ ፡ ቤት ፡ የርስት ፡ ዲሬክተር ፡ ፈርሞ ፡ ሰጠው

ከኑዛዜውም ፡ ላይ ፡ ዲሬክተሩና ፡ የንስሀ ፡ አባቱ ፡ ከፈረሙ ፡ በኋላ ፡ ለሥራ ፡ ጋደኞቹ ፡ እንደ ፡ እማኝ ፡ እንዲፈርሙ ፡ አቀረቡላቸው ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ከጥቅም ፡ ጋደኞቹ ፡ አንዱ ፡ ወዳጄ ፡ ካብቴ ፡ የሚባለው ፡ ተነሥቶ ፡ በንደዚህ ፡ ባለ ፡ መሠረት ፡ በሌለው ፡ ቅዠት ፡ ኑዛዜ ፡ ነው ፡ ብዬ አልፈርምም ። ምነው ፡ የኔ ፡ ወዳጅ ፡ አዋቂ ፡ ሰው ፡ አልነበርክምን ፡ እንደምን ፡ ለማታውቃት ፡ ሴት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ ከሕዝብ ፡ አታክልት ፡ ውስጥ ፡ አየኋት ፡

ብለህ ፡ አባትህ ፡ የደከመበትን ፡ ካብት ፡ ላልወለድካቸው ፡ ልጆች ፡ ታወርሳለህ ፡ ብሎ ፡ ተቆጣው ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ በማታውቀው ፡ ነገር ፡ ተቆጥተህ ፡ መናገርህ ፡ ያሳዝናል ። አንተ ፡ ዘወትር ፡ ገንዘብን ፡ ከሰው ፡ በላይ ፡ አድርገህ ትገምተዋለህ ።

ለኛ ፡ ለተማርነው ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡ ገንዘብ ፡ ለሰው ፡ ተፈጠረ ፡ እንጂ ፡ ሰው ፡ ለገንዘብ ፡ እንዳልተፈጠረ ፡ እናምናለን ።

ገንዘባችንም ፡ ቁም ፡ ነገር ፡ እንዳንሠራ ፡ ሊከለክለን ፡ አይችልም ።

ስለዚህ ፡ እኔ ፡ በፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ላይ ፡ ያለኝን ፡ የፍቅር ፡ ስሜትና ፡ እኔ ፡ እንደምን ፡ እንደ ፡ በደልኳት ፡ ሳታውቅ ፡ በከንቱ ፡ ትፈርዳለህ ።

ወዳጄ ፡ ካብቴ ፡ ይሁን ፡ ለልጆቹስ ፡ አውርስ አንተ ፡ ምን ፡ በወጣህ ፡ ከዚህ ፡ ከድሀ ፡ ጐጆ ፡ ትቀመጣለህ ፡ ልጆችህን ፡ ይዘህ ፡ ከቤትህ ፡ አትሔድምን ፡

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ የቤቴ ፡ ምቹነትና ፡ ትልቅነት ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ ግፍ ፡ ስላሠራኝ ፡ ዋና ፡ ጠላቴ ፡ ነው ።

ፀሐይ ፡ መስፍንን ፡ እኔው ፡ ጠርቻት ፡ በቀጠሮዋ ፡ ብትመጣ ፡ እንደ፡ ጉዋደኞቼ ፡ የማታ ፡ ልብስ ፡ ስላለበሰች ፡ ካሽከር ፡ ቤት ፡ በማደርዋ ፡ በብስጭት ፡ ይህ ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ በሽታ ፡ ወድቆባት ፡ በጭንቅና ፡ በሥቃይ ፡ ሞተች ።

ስለዚህ ፡ የውነተኛ ፡ ንስሐ ፡ የሚሆነኝ ፡ እስዋ ፡ በችግርና ፡ በስቃይ ፡ ከምትኖርበት ፡ ቤት ፡ መቀመጥ ፡ ነው ።

የኮራሁበትን ፡ ቤቴን ፡ እንደ ፡ ሎጥ ፡ ሚስት ዘወር ፡ ብዬ ፡ ባየው ፡ የጨው ፡ ዓምድ ፡ እንደምሆን ፡ አይጠረጠርም ። ወንድሜ ፡ ሆይ እንግዲህ ፡ ወደ ፡ ቤትህ ፡ ሒድ፡ የኔና ፡ ያንተ ፡ አሳብ ፡ እንደ ፡ ሰማይና እንደ ፡ ምድር ፡ የተራራቀ ፡ ነው ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ወዳጇ ፡ ካብቴና ፡ ሌሎችም ፡ የጥቅም ፡ ጋደኞቹ ፡ እናቱና ፡ ለማናዘዝ ፡ የመጡ ፡ ሹማምንቶቹ ፡ ከንስሐ ፡ አባቱ ፡ ጋር ፡ እያዘኑ ፡ ወደ ፡ አዲስ ፡ አበባ ፡ ተመለሱ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታም ፡ ያደራ ፡ ልጆቹን ፡ ይዞ ፡ ከዚያው ፡ ከፀሐይ ፡ መስፍን ፡ ቤት ፡ ተቀመጠ ። ከለመዱት ፡ መቃብር ፡ ይሞቃል ፡ እንደተባለው ፡ ከዚያች ፡ ከደሀ ፡ ጎጆ ፡ ውስጥ ፡ ዶሮቹን ፡ እያረባ ፡ ከልጆቹ ፡ ጋር ፡ ደስ ፡ ብሎት ፡ ብዙ ፡ ዘመን ፡ ተቀመጠ ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ወዳጁ ፡ ፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በሞተችበት ፡ ዕለት ፡ በሳምንት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ አበባ ፡ ይዞ ፡ ሔዶ ፡ ከመቃብሩዋ ፡ ላይ ፡ አስቀምጦ ፡ ጥልቅ ፡ የሆነ ፡ ጸሎቱን ፡ አድርጎ ፡ እንባውን ፡ አፍሶ ፡ ይመለስ ፡ ነበር ።

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ለወዳጁ ፡ ለፀሐይ ፡ መስፍን ፡ በጣም ፡ የሚያስደንቅ ፡ የዕብነ ፡ በረድ ፡ መቃብር ፡ ቤት ፡ አሠራላት ፡

ምዕራፍ ፡ ፲ ፡

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ አስለፈች ፡ ዓለሙ ፡ ውቢቱ ፡ ዓለሙ ፡ ተስፋዬ ፡ ዓለሙ ፡ ዓቅመ ፡ ዓዳም ፡ ስለ ፡ ደረሱና ፡ ያገራቸውን ፡ ትምህርት ፡ ንባብና ፡ ጽሕፈት ፡ ምግባርና ፡ ሃይማኖት ፡ ከተማሩ ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ እንግሊዝ ፡ አገር ፡ ሔደው ፡ ዘመናዊውን ፡ ትምህርት ፡ እንዲማሩ ፡ ተማሪ ፡ ቤቱንና ፡ ገንዘቡን ፡ ካደራጀላቸው ፡ በኋላ ፡ ልጆቹን ፡ ጠርቶ ፡ እንደዚህ ፡ አላቸው ።

የተወደዳችሁ ፡ ልጆቼ ፡ ላባትና ፡ ለናት ፡ ዋና ደስታ ፡ ስማቸውን ፡ የሚያስጠሩ ፡ በሕዝብ ፡ ፊት ፡ ከፍ ፡ ባለ ፡ አስተያየት ፡ የተገመቱ ፡ ልጆች ፡ ያሉዋቸው ፡ እንደሆነ ፡ ነው ።

ልጆቼ ፡ ሆይ ፡ እኔን ፡ ደስ ፡ እንዲለኝና ፡ የናታችሁም ፡ ዓፅም ፡ እንዲለመልም ፡ አደራችሁን ፡ በመልካምነታችሁ ፡ ስማችንን ፡ አስጠሩ ።

የጥበብ ፡ መጀመሪያ ፡ እግዚአብሔርን ፡ መፍራት ፡ ነውና ፡ እግዚአብሔርን ፡ ፍሩ ፡ ለወንድሞቻችሁ ፡ መልካም ፡ ነገር ፡ አድርጉ ። ትምርታችሁንም ለክፉ ፡ ነገር ፡ አታውሉት ። በገንዘብ ፡ ብዛት ፡ አትመኩ ። ገንዘብ ፡ በምግባርና ፡ በሃይማኖት ፡ ላይ ፡ ካልተመሠረተ ፡ ባሸዋ ፡ ላይ ፡ እንደተመሠረተ ፡ ቤት ፡ በነፋስና ፡ በጎርፍ ፡ ተመትቶ ፡ ፍርስርሱ ፡ ይወጣል ።

የተወደዳችሁ ፡ ልጆቼ ፡ ሆይ ፡ እንደ ፡ ማቴሪያሊስቶችና ፡ እንደ ፡ ፍራማሶኖች ፡ ከሞትን ፡ በኋላ ፡ ፈርሰን ፡ በስብሰን ፡ እንቀራለን ፡ እንጂ ። የዘላለም ፡

ኑሮ ፡ የሚሆን ፡ ሌላ ፡ የእግዚአብሔር ፡ መንግሥት ፡ የለም ፡ ብለው ፡ ኃጢአትን ፡ እንደ ፡ ልባቸው ፡ ለመሥራት ፡ እንዲመቻቸው ፡ ምግባርንና ፡ ሃይማኖትን ፡ ከመንገዳቸው ፡ ላይ ፡ አንሥተው ፡ ጥለው ፡ በሰፊ ፡ ጐዳና ፡ በክህደት ፡ እንደሚሔት ፡ ሰዎች ፡ እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ ።

እግዚአብሔርን ፡ ብንክደው ፡ እኛ ፡ እንጐዳለን ፡ እንጂ ፡ እሱ ፡ በእግዚአብሔርነቱ ፡ ለዘለዓለም ፡ ይኖራል ።

የሰውም ፡ ልጅ ፡ ምንም ፡ ከሐዲ ፡ ቢሆን ፡ በመጨረሻው ፡ ጊዜ ፡ በጣር ፡ አልጋው ፡ ላይ ፡ ተጋድሞ ፡ ነፍሱ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ እርዳታ ፡ ለመፈለግ ፡ ዓይኑ ፡ ሲቅበዘበዝና ፡ ሰማይ ፡ ሰማይ ፡ ሲመለከት ፡ ይታያል ።

ለምሳሌ ፡ ስመ ፡ ጥሩው ፡ የፈረንሣዊ ፡ መንግሥት ፡ ጠቅላይ ፡ ሚኒስትር ፡ ክሊማንሶን ፡ ታሞ ፡ በጣር ፡ አልጋው ፡ላይ ፡ ዓይኑ ፡ እየተንከራተተ ፡ ረዳት ፡ ሲፈልግ አንድ ፡ የሚወደው ፡ የሥራ ፡ ጓደኛው ፡ ሊያየው ፡ መጥቶ ፡ ከትራሱ ፡አጠገብ ፡ተጠግቶ፡ ቆሞ ሊያጽናናው ፡ ዛሬስ ፡ ተሽሎሃል ፡ ልትድን ፡ ይመስለኛል ፡ አለው ። ክሊማንሶንም፡ እግዚአብሔር ፡ ያውቃል ፡ እንጂ ፡ ሰው ፡ ሊያውቅ ፡ አይችልም ፡ ብሎ ፡ መለሰለት ።

በዚያን ፡ ጊዜ ፡ የሥራ ፡ ጓደኛውና ፡ ታስታምመው ፡ የነበረች ፡ ሲስተር ፡ ደንግጠው ፡ ከተመለከቱት ፡ በኋላ ፡ ሲስቴርዋ ፡ ክቡር ፡ ሆይ ፡ ሰምቼብህ ፡ የማላውቀውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ እምነት ፡ ካንተ ፡ በመስማቴ ፡ በጣም ፡ ገረመኝ ፡ አለችው ።

ክሊማንሶንም ፡ ወዳጄ ፡ ሆይ ፡ የውነት ፡ መናገሪያዬ ፡ ጊዜው ፡ ስለ ፡ ደረሰ ፡ ነው ። ብልዋት ፡ ወዲያው ፡ ዓረፈ ፡ ይባላል ።

ስለዚህ ፡ ልጆቼ ፡ ሆይ ፡ በመጨረሻ ፡ ጊዜ ፡ እረዳት ፡ ከመፈለግና ፡ ዓይንን ፡ ካልጋ ፡ ላይ ፡ ሆኖ ፡ ከማንከራተት ፡ አሁኑኑ ፡ በእግዚአብሔር ፡ አምኖ ፡ የሰላም እንቅልፍ ፡ ማንቀልፋት ፡ ስለሚቻል፡ ሃይማኖታችሁንና ፡ ምግባራችሁን ፡ በጭንጫ ፡ ላይ ፡ መሥርቱ ።

ከዚህ ፡ በተቀር ፡ የምመክራችሁ ፡ እኔ ፡ አባታችሁ ፡ ብዙ ፡ ገንዘብ ፡ ትቼላችኋለሁና ፡ ገንዘባችሁ ባልሆነው ፡ ገንዘብ ፡ ወዳጅ ፡ ግዙበት ፡ ያለውን ፡ የመድኃኒታችንን ፡ ቃል እያሰባችሁ ፡ ገንዘቤን ፡ ስማችሁን ፡ በሚያስጠራ ፡ ሥራ ፡ አውሉት ፡

እኔ ፡ በናታችሁ ፡ ኃዘን ፡ ቤቴንና ፡ ድሎቴን ፡ ትቼ ፡ በመሔዴ ፡ በቁም ፡ ነገሬ ፡ ስሜን ፡ በጨዋ ፡ ልጅነት ፡ አሰይሜዋለሁና ፡ እናንተም ፡ ልጆቼ ፡ በኔም ፡ በናታችሁም ፡ ባያት ፡ በቅድማያታችሁም ፡ በቁም ፡ ነገር ፡ ሥራ ፡ የጨዋ ፡ ልጆች ፡ ናችሁና ፡ ጨዋነታችሁን ፡ አትርሱ ።

ልጆቼ፡ሆይ፡እናቴን፡አያታችሁን፡አደራ፡ ውደድዋት ፡አስቡላት ፡ እግዚአብሔር ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ ይ

ሁን ፡ ብሎ ፡ መርቆ ፡ እቅፍ ፡ አድርጎ ፡ ስሞ ፡ አሰናበታቸውና ፡ እንባው ፡ ይረግፍ ፡ ጀመር ።

ልጆቹም ፡ እንደናት ፡ ጡጦ ፡ እያጠባ ፡ ካሳደጋቸው ፡ አባታቸው ፡ ሲለያዩ ፡ መሪር ፡ የሆነ ፡ ለቅሶ ፡ እያለቀሱ ፡ ከልጅ ፡ ዓለሙ ፡ እንደራሴ ፡ ጋር ፡ በአሮይፕላን ፡ እንዲያሳፍራቸው ፡ ወደ ፡ አዲስ ፡ አበባ፡ ሔዱ

ልጅ ፡ ዓለሙ ፡ ደስታ ፡ ግን ፡ ከዚያው ፡ ከባዶ ቤት ፡ ብቻውን ፡ ዘግቶ ፡ ጎረቤቶቹም ፡ እንዳይመጡበት ፡ ከበሩፉ ፡ ላይ ፡ በጉልህ ፡ ጽሕፈት ፡ ከዚህ ፡ ቤት ፡ መግባት ፡ ክልክል ፡ ነው ። የሚል ፡ ማስታወቂያ ለጥፎ ፡ ቀን ፡ ቀን ፡ መጻሕፍቶቹን ፡ ይመለከት ፡ ነበር

ከሌሊቱ ፡ በ፯ ፡ ሰዓት ፡ ልብን ፡ በሚመታ ፡ የልቅሶ ፡ ዜማ ፡ እንደዚህ ፡ እያለ ፡ ያዜም ፡ ነበር ።

ብፈልግ ፡ አጣኋት ፡ ካአሽከሮቼ ፡ ቤት፡
ፀሐይቱ ፡ መስፍን ፡ የውነት ፡ ወይዘሪት ፤
ምንስ ፡ ብትዋረድ ፡ ብትወድቅ ፡ ከመሬት ፡
ባባትዋ ፡ መስፍን ፡ ናት ፡ በናትዋ ፡ እመቤት ፤

ዋኔን ፡ ዋኔን ፡ እኔ ፡ አፈር ፡ ልሁን ።

***

በዚያ ፡ በዝናም ፡ ጎርፍ ፡ በሚያስፈራ ፡ ሌት ፡
ብቻዋን ፡ ስትሮጥ ፡ ልጅዋን ፡ ለማየት ፤

ስትወድቅ ፡ ስትነሣ ፡ የሰማዩ ፡ ቁጣ ፡ እንደ ፡ በምብ ፡ ሲበርቅ ፡
ደረሰች ፡ አቃቂ ፡ በአሳር ፡ በጭንቅ ፤

ዋኔን ፡ ዋኔን ፡ እኔ ፡ አፈር ፡ ልሁን ።

***

ቆረጠች ፡ ለመውደቅ ፡ አባሕሩ ፡ ላይ ፡
ተስፋዬን ፡ ከመሬት ፡ ወድቆ ፡ እንዳታይ ፤
ወዳጄ ፡ ፀሐይነሽ ፡ ላይሽ ፡ መጣሁኝ ፡
ታመሻል ፡ የሚሉ ፡ ስለሰማሁኝ ፤

ዋኔን ፡ ዋኔን ፡ እኔ ፡ አፈር ፡ ልሁን ።

***

አንቺ ፡ ግን ፡ ለሠርግሽ ፡ መጣሽ ፡ አጊጠሽ ፡
ዓይንሽን ፡ አየሁት ፡ ሞትን ፡ ተኩለሽ ፤
ዘወትር ፡ የማይሽር ፡ የልብ ፡ ነቀርሳ ፡
በኔ ፡ የደረሰው ፡ የነፍስ ፡ ወቀሳ ፤
ደህና ፡ ሰንብት ፡ አልሽኝ ፡ ልጆቼን ፡ ሰጥተሽ ፤
እኔ ፡ እንዳንቺ ፡ ሆኜ ፡ የማልሞት ፡ መስሎሽ ፤

ዋኔን ፡ ዋኔን ፡ እኔ ፡ አፈር ፡ ልሁን ።

***

እያለ ፡ የለቅሶ ፡ ዜማ ፡ ሲያንጎራጉር ፡ ጎረቤቶቹ ፡ ሁሉ ፡ እየተደበቁ ፡ ከቤቱ ፡ አጠገብ ፡ ቀርበው ፡ የለቅሶውን ፡ ዜማ ፡ እየሰሙ ፡ እነሱም ፡ ያለቅሱ ፡ ነበር ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በስምንተኛው ፡ ቀን ፡ እንደ ፡ ተለመደው ፡ የለቅሶውን ፡ ዜማ ፡ ለመስማት፡ ቢሔዱ ምንም ፡ ድምፅ ፡ አልሰሙም ፡ በማግስቱም ፡ በሳልስቱም ፡ ምንም ፡ የልቅሶ ፡ ዜማ ፡ ሳይሰሙ ፡ ቀሩ ።